

መጽሐፈ ሳሙኤል ፡ ቀዳማዊ ።

(ክላ.1.20020507)

መጽሐፈ ሳሙኤል ፡ ቀዳማዊ ፡ ምዕራፍ ፡ 1 ።

ምዕራፍ ፡ 1 ።

1 ፤ በተራራማው ፡ በኤፍሬም ፡ አገር ፡ ከአርማቴም ፡ መሴፋ¹²⁹ ፡ የኾነ ፡ ስሙ ፡ ሕልቃና ፡ የተባለ ፡ ኤፍሬማዊ ፡ ሰው ፡ ነበረ ፤ ርሱም ፡ የኢያራምኤል¹³⁰ ፡ ልጅ ፡ የኢሊዮ¹³¹ ፡ ልጅ ፡ የቶሎ ፡ ልጅ ፡ የናሲብ¹³² ፡ ልጅ ፡ ነበረ ።

2 ፤ ኹለትም ፡ ሚስቶች ፡ ነበሩት ፤ የአንዲቱ ፡ ስም ፡ ሐና ፡ የኹለተኛዬቱም ፡ ስም ፡ ፍናና ፡ ነበረ ፤ ለፍናናም ፡ ልጆች ፡ ነበሯት ፡ ለሐና ፡ ግን ፡ ልጅ ፡ አልነበራትም ።

3 ፤ ያም ፡ ሰው ፡ በሴሎ¹³³ ፡ ይሰገድ ፡ ዘንድ ፡ ለሰራዊት ፡ ጌታም ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ይሠዋ ፡ ዘንድ ፡ ከከተማው ፡ በየዓመቱ ፡ ይወጣ ፡ ነበር ። የእግዚአብሔርም ፡ ካህናት ፡ ኹለቱ ፡ የዔሊ ፡ ልጆች ፡ አፍኒንና ፡ ፊንሐስ ፡ በዚያ ፡ ነበሩ ።

4 ፤ ሕልቃና ፡ የሚሠዋበት ፡ ቀን ፡ በደረሰ ፡ ጊዜም ፡ ለሚስቱ ፡ ለፍናና ፡ ለወንዶችና ፡ ለሴቶች ፡ ልጆቿ ፡ ኹሉ ፡ ዕድል ፡ ፈንታቸውን ፡ ሰጣቸው ።

5 ፤ ሐናንም ፡ ይወድ ፡ ነበርና ፡ ለሐና ፡ ኹለት ፡ ዕጥፍ ፡ ዕድል ፡ ፈንታ ፡ ሰጣት ። እግዚአብሔር ፡ ግን ፡ ማሕፀኗን ፡ ዘግቶ ፡ ነበር ።

6 ፤ እግዚአብሔርም ፡ ማሕፀኗን ፡ ዘግቶ ፡ ነበርና ፡ ጣውንቷ ፡ ታስቈጣት ፡ ታሰላጭትም ፡ ነበር ።

7 ፤ በየዓመቱም ፡ እንዲህ ፡ ባደረገ ፡ ጊዜ ፡ ርሷም ፡ ወደ ፡ እግዚአብሔር ፡ በምትወጣበት ፡ ጊዜ ፡ ታሰላጭት ፡ ነበር ፤ ሐናም ፡ ታለቅስ ፡ ነበር ፡ አንዳችም ፡ አትቀምስም ፡ ነበር ።

8 ፤ ባሏም ፡ ሕልቃና ፡— ሐና ፡ ሆይ ፡ ለምን ፡ ታለቅሻለሽ ፡ ለምንስ ፡ አትቀምሻም ፡ ለምንስ ፡ ልብሽ ፡ ያዝንብሻል ፡ እኔስ ፡ ከዐሥር ፡ ልጆች ፡ አልሻልልሽምን ፡ አላት ።

9 ፤ በሴሎ ፡ ከበሉና ፡ ከጠጡ ፡ በኋላ ፡ ሐና ፡ ተነሣች ። ካህንም ፡ ዔሊ ፡ በእግዚአብሔር ፡ መቅደስ ፡ መቃን ፡ አጠገብ ፡ በመንበሩ ፡ ላይ ፡ ተቀምጦ ፡ ነበር ።

10 ፤ ርሷም ፡ በልቧ ፡ ትመረር ፡ ነበር ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ጸለየች ፡ ጸኑ ፡ ልቅሶም ፡ አለቀሰች ።

11 ፤ ርሷም ፡— አቤቱ ፡ የሰራዊት ፡ ጌታ ፡ ሆይ ፡ የባሪያኸን ፡ መዋረድ ፡ ተመልክተኸ ፡ ብታስበኝ ፡ እኔንም ፡ ባትረሳ ፡ ለባሪያኸም ፡ ወንድ ፡ ልጅ ፡ ብትሰጥ ፡ ዕድሜውን ፡ ኹሉ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ እሰጠዋለኸ ፡ ምላጭም ፡ በራሱ ፡ ላይ ፡ አይደርስም ፡ ብላ ፡ ስእለት ፡ ተሳለች ።

12 ፤ ጸሎቷንም ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ባበዛች ፡ ጊዜ ፡ ዔሊ ፡ አፏን ፡ ይመለከት ፡ ነበር ።

13 ፤ ሐናም ፡ በልቧ ፡ ትናገር ፡ ነበር ፤ ድምጿም ፡ ሳይሰማ ፡ ከንፈሯን ፡ ታንቀሳቅስ ፡ ነበር ፤ ዔሊም ፡ እንደ ፡ ሰከረች ፡ ቈጠራት ።

14 ፤ ዔሊም ፡— ስካርሽ ፡ እስከ ፡ መቼ ፡ ነው ፡ የወይን ፡ ጠጅሽን ፡ ከአንቺ ፡ አርቂው ፡ አላት ።

15 ፤ ሐናም ፡— ጌታዬ ፡ ሆይ ፡ አይደለም ፡ እኔስ ፡ ልቧ ፡ ያዘነባት ፡ ሴት ፡ ነኝ ፤ ጠጅና ፡ ሌላ ፡ የሚያሰክር ፡ ነገር ፡ አልጠጣኸም ፡ ነገር ፡ ግን ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ነፍሴን ፡ አፈሰስኸ ።

16 ፤ ሐዘኗና ፡ ጭንቀቱ ፡ ስለ ፡ በዛ ፡ እስከ ፡ አኹን ፡ ድረስ ፡ ተናግራለኸና ፡ ባሪያኸን ፡ እንደ ፡ ምናምንቴ ፡ ሴት ፡

129 ዕብ. ፡ ራማታይም ፡ ጸፊይም ።
130 ዕብ. ፡ የሮጎም ።
131 ዕብ. ፡ ኤሊሁ ።
132 ዕብ. ፡ ጸፍ ።
133 ዕብ. ፡ ሺይሎሀ/ሺሎ ።

አትቀጠረኝ ፡ ብላ ፡ መለሰችሉት ።

17 ፤ ዔሊም ፡- በደጎና ፡ ኺጂ ፡ የእስራኤልም ፡ አምላክ ፡ የለመንሸውን ፡ ልመና ፡ ይስጥሽ ፡ ብሎ ፡ መለሰላት ።

18 ፤ ርሷም ፡- ባሪያኸ ፡ በዐይንኸ ፡ ፊት ፡ ሞገስ ፡ ላግኝ ፡ አለኝ ። ሴቲቱም ፡ መንገዲን ፡ ኸደኝ ፡ በላችም ፡ ፊቷም ፡ ከእንግዲህ ፡ ወዲያ ፡ ዐዘንተኛ ፡ መስሎ ፡ አልታየም ።

19 ፤ ማልደው ፡ ተነሥተው ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ሰገዱ ፡ ተመልሰውም ፡ ወደ ፡ አርማቴም ፡ ወደ ፡ ቤታቸው ፡ መጡ ። ሕልቃናም ፡ ሚስቱን ፡ ሐናን ፡ ዐወቃት ፤ እግዚአብሔርም ፡ ዐሰባት ፤

20 ፤ የመፅኅፍትም ፡ ወራት ፡ ካለፈ ፡ በኳላ ፡ ሐና ፡ ወንድ ፡ ልጅ ፡ ወለደች ፤ ርሷም ፡- ከእግዚአብሔር ፡ ለምኝዋለኸ ፡ ስትል ፡ ስሙን ፡ ሳሙኤል ፡ ብላ ፡ ጠራቸው ።

21 ፤ ሰውየውም ፡ ሕልቃና ፡ ከቤተ ፡ ሰቡ ፡ ሹሉ ፡ ጋራ ፡ የዓመቱን ፡ መሥዋዕትና ፡ ስእለቱን ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ያቀርብ ፡ ዘንድ ፡ ወጣ ።

22 ፤ ሐና ፡ ግን ፡ አልወጣችም ፡ ባሏንም ፡- ሕፃኑ ፡ ጡት ፡ እስኪተው ፡ ድረስ ፡ እቀመጣለኸ ፤ ከዚያም ፡ በኳላ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ይታይ ፡ ዘንድ ፡ በዚያም ፡ ለዘለዓለም ፡ ይኸን ፡ ዘንድ ፡ አመጣዋለኸ ፡ አለችው ።

23 ፤ ባሏም ፡ ሕልቃና ፡- በዐይንሽ ፡ ደስ ፡ ያሠኘኸን ፡ አድርገ ፡ ጡትም ፡ እስኪተው ፡ ድረስ ፡ ተቀመጪ ፤ ብቻ ፡ እግዚአብሔር ፡ ቃሉን ፡ ያጽና ፡ አላት ። ሴቲቱም ፡ ልጇን ፡ እያጠባች ፡ ጡት ፡ እስኪተው ፡ ድረስ ፡ በቤቷ ፡ ተቀመጠች ።

24 ፤ ጡትም ፡ በተወ ፡ ጊዜ ፡ ከርሷ ፡ ጋራ ፡ ርሱንና ፡ አንድ ፡ የሦስት ፡ ዓመት ፡ ወይፈን ፡ አንድ ፡ የኢፍ ፡ መስፈሪያ ፡ ዱቄት ፡ አንድ ፡ አቀራማዳ ፡ የወይን ፡ ጠጅ ፡ ይዛ ፡ ወደ ፡ ሴሎ ፡ ወደእግዚአብሔር ፡ ቤት ፡ አመጣችው ፤ ሕፃኑም ፡ ገና ፡ ታናሽ ፡ ነበረ ።

25 ፤ ወይፈኑንም ፡ ዐረዱ ፡ ሕፃኑንም ፡ ወደ ፡ ዔሊ ፡ አመጡት ።

26 ፤ ርሷም ፡ አለች ፡- ጌታዬ ፡ ሆይ ፡ በሕያው ፡ ነፍሰኸ ፡ እምላለኸ! ጌታ ፡ ሆይ ፡ ወደ ፡ እግዚአብሔር ፡ ለመጸለይ ፡ በዚህ ፡ ባንተ ፡ ዘንድ ፡ ቆማ ፡ የነበረች ፡ ሴት ፡ እኔ ፡ ነኝ ።

27 ፤ ሰለዚህ ፡ ሕፃን ፡ ጸለይኸ ፤

28 ፤ እግዚአብሔርም ፡ የለመንኸትን ፡ ልመናዬን ፡ ሰጥቶኛል ፤ እኔም ፡ ደግሞ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ሰጥኜዋለኸ ፤ ዕድሜውን ፡ ሹሉ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ የተሰጠ ፡ ይኸናል ።

መጽሐፈ ፡ ሳሙኤል ፡ ቀዳማዊ ፡ ምዕራፍ ፡ 2 ።

ምዕራፍ ፡ 2 ።

1 ፤ ሐናም ፡ ስትጸልይ ፡ እንዲህ ፡ አለች ፡- ልቤ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ጸና ፡ ቀንዴ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ከፍ ፡ ከፍ ፡ አለ ፤ አፌ ፡ በጠላቶቼ ፡ ላይ ፡ ተከፈተ ፤ በማዳንኸ ፡ ደስ ፡ ብሎኛል ።

2 ፤ እንደ ፡ እግዚአብሔር ፡ ቅዱስ ፡ የለምና ፡ እንደ ፡ አምላካችንም ፡ ጸድቅ ፡ የለምና ፤ ከአንተ ፡ በቀር ፡ ቅዱስ ፡ የለም ።

3 ፤ አትታበዩ ፡ በኸራትም ፡ አትናገሩ ፤ እግዚአብሔር ፡ ዐዋቂ ፡ ነውና ፡ እግዚአብሔርም ፡ ሥራውን ፡ የሚመዝን ፡ ነውና ፡ ከአፋችኸ ፡ የኸራት ፡ ነገር ፡ አይውጣ ።

4 ፤ የኅያላንን ፡ ቀስት ፡ ሰብሯል ፡ ደካማዎችንም ፡ በኅይል ፡ ታጥቀዋል ።

5 ፤ ጠግበው ፡ የነበሩ ፡ እንጀራ ፡ ዐጡ ፤ ተርበው ፡ የነበሩ ፡ ከራብ ፡ ዐርፈዋል ፤ መካኒቱ ፡ ሰባት ፡ ወልዳለችና ፡ ብዙም ፡ የወለደችው ፡ ደክማለች ።

6 ፤ እግዚአብሔር ፡ ይገድላል ፡ ያድናልም ፤ ወደ ፡ ሲኦል ፡ ያወርዳል ፡ ያወጣል ።

7 ፤ እግዚአብሔር ፡ ድኻ ፡ ያደርጋል ፡ ባለጠጋም ፡ ያደርጋል ፤ ያዋርዳል ፡ ደግሞም ፡ ከፍ ፡ ከፍ ፡ ያደርጋል ።

8 ፤ ከሕዝቡ ፡ መኪንንት ፡ ጋራ ፡ ያስቀምጣቸው ፡ ዘንድ ፡ የክብርንም ፡ ዙፋን ፡ ያወርሳቸው ፡ ዘንድ ፡ ችግረኛውን ፡ ከመሬት ፡ ያስነሣል ፡ ምስኪኑንም ፡ ከጉድፍ ፡ ያስነሣል ፤ የምድር ፡ መሠረቶች ፡ የእግዚአብሔር ፡ ናቸውና ፡ በእነርሱ ፡

ላይም : ዓለምን : አደረገ ::

9 ፤ ርሱ : የቅዱሳኑን : እግር : ይጠብቃል : ኃጥኣን : ግን : ዝም : ብለው : በጨለማ : ይቀመጣሉ ፤ ሰው : በኃይሉ : አይበረታምና ::

10 ፤ ከእግዚአብሔር : ጋራ : የሚጣሉ : ይደቃሉ ፤ በሰማይም : ያንገደጉድባቸዋል ፤ እግዚአብሔር : አስከምድር : ዳርቻ : ይፈርዳል ፤ ለንጉሡም : ኃይል : ይሰጣል ፤ የመሲሔንም : ቀንድ : ከፍ : ከፍ : ያደርጋል ::

11 ፤ ሕልቃናም : ወደ : ቤቱ : ወደ : አርማቴም : ኹደ ፤ ብላቴናውም : በካህኑ : በዔሊ : ፊት : እግዚአብሔርን : ያገለግል : ነበር ::

12 ፤ የዔሊም : ልጆች : ምናምንቴዎች : ነበሩ ፤ እግዚአብሔርንም : አያውቁም : ነበር ::

13 ፤ የካህናትም : ልማድ : በሕዝቡ : ዘንድ : እንዲህ : ነበረ ፤ ሰው : ሹሉ : መሥዋዕት : ሲያቀርብ : ሥጋው : በተቀቀለ : ጊዜ : የካህኑ : ሎሌ : ይመጣ : ነበር ፤ በእጁም : ሦስት : ጣት : ያለው : ሜንጦ : ነበረ ፤

14 ፤ ወደ : ድስቱም : ወይም : ወደ : ምንቸቱ : ወይም : ወደ : አፍላሉ : ወይም : ወደ : ቶፋው : ይሰደው : ነበር ፤ ሜንጦውም : ያወጣውን : ሹሉ : ካህኑ : ለርሱ : ይወስደው : ነበር :: ወደዚያም : በመጡት : በእስራኤላውያን : ላይ : በሴሎ : እንዲህ : ያደርጉ : ነበር ::

15 ፤ ደግሞም : ስቡን : ሳያቃጥሉ : የካህኑ : ሎሌ : መጥቶ : የሚሠዋውን : ሰው :— ጥሬውን : እንጂ : የተቀቀለውን : ሥጋ : ከአንተ : አይወስድምና : እጡበስለት : ዘንድ : ለካህኑ : ሥጋ : ስጠኝ : ይለው : ነበር ::

16 ፤ ሰውየውም :— አስቀድሞ : ስቡን : ያቃጥሉት : ኺላም : ሰውነትክ : ደስ : የሚያሠኛትን : ትወስዳለክ : ቢለው : ርሱ :— አይኾንም ፤ ነገር : ግን ፤ አኹን : ስጠኝ ፤ እንቢም : ብትል : በግድ : እወስደዋለኹ : ይለው : ነበር ::

17 ፤ ሰዎቹም : የእግዚአብሔርን : ቅርብን : ይንቁ : ነበርና ፤ የገብዛዝቱ : ኅጢአት : በእግዚአብሔር : ፊት : እጅግ : ታላቅ : ነበረች ::

18 ፤ ሳሙኤል : ግን : ገና : ብላቴና : ሳለ : የበፍታ : ኤፍድ : ለብሶ : በእግዚአብሔር : ፊት : ያገለግል : ነበር ::

19 ፤ እናቱም : ታናሽ : መደረቢያ : ሠራችለት ፤ በየዓመቱም : መሥዋዕት : ለመሠዋት : ከባሏ : ጋራ : ስትወጣ : ታመጣለት : ነበር ::

20 ፤ ዔሊም : ሕልቃናንና : ሚስቱን :— ለእግዚአብሔር : ስለ : ተሳለችው : ስጦታ : ፋንታ : ከዚች : ሴት : እግዚአብሔር : ዘር : ይስጥክ : ብሎ : ባረካቸው ፤ እነርሱም : ወደ : ቤታቸው : ኹዱ ::

21 ፤ እግዚአብሔርም : ሐናን : ዐሰበ ፤ ፀነሰችም ፤ ሦስት : ወንዶችና : ኹለትም : ሴቶች : ልጆች : ወለደች :: ብላቴናውም : ሳሙኤል : በእግዚአብሔር : ፊት : አደገ ::

22 ፤ ዔሊም : እጅግ : አረጀ ፤ ልጆቹም : በእስራኤል : ሹሉ : ላይ : ያደረጉትን : ሹሉ ፤ በመገናኛውም : ድንኳን : ደጅ : ከሚያገለግሉት : ሴቶች : ጋራ : እንደ : ተኙ : ሰማ ::

23 ፤ ርሱም : አላቸው :— ስለ : ክፉ : ሥራችኹ : ከዚህ : ሕዝብ : ሹሉ : ሰምቻለኹና : ስለምን : እንዲህ : ያለ : ነገር : ታደርጋላችኹ ።

24 ፤ ልጆቼ : ሆይ ፤ የእግዚአብሔርን : ሕዝብ : ኅጢአተኛ : በማድረጋችኹ : ስለ : እናንተ : የደረሰኝ : ወሬ : መልካም : አይደለምና : ይህ : አይኾንም ::

25 ፤ ሰውስ : ሰውን : ቢበድል : እግዚአብሔር : ይፈርድበታል ፤ ሰው : ግን : እግዚአብሔርን : ቢበድል : ስለ : ርሱ : የሚለምን : ማን : ነው ። እነርሱ : ግን : እግዚአብሔር : ሊገድላቸው : ወዲልና ፤ የአባታቸውን : ቃል : አልሰሙም ::

26 ፤ ብላቴናውም : ሳሙኤል : እያደገ : ኹደ ፤ በእግዚአብሔርም : በሰውም : ፊት : ሞገስ : እያገኘ : ኹደ ::

27 ፤ የእግዚአብሔርም : ሰው : ወደ : ዔሊ : መጥቶ : አለው :— እግዚአብሔር : እንዲህ : ይላል :— በግብጽ : በፈርዖን : ቤት : ባሪያ : ሳለ : ለአባትክ : ቤት : ተገለጥኹ ፤

28 ፤ ከእስራኤልም : ነገድ : ሹሉ : ካህን : ይኾነኝ ፤ ዘንድ ፤ በመሠዋያዬ : ላይ : ይሠዋ : ዘንድ ፤ ዕጣንንም : ያጥን :

ዘንድ ፡ ኤፍድንም ፡ በፊቱ ፡ ይለብስ ፡ ዘንድ ፡ ለእኔ ፡ መረጥኸት ፤ የእስራኤልንም ፡ ልጆች ፡ የእሳት ፡ ቀርባን ፡ ኸሉ ፡ ስለ ፡ ምግብ ፡ ለአባትክ ፡ ቤት ፡ ሰጠኸ ።

29 ፤ በማደሪያዬ ፡ ያቀርቡት ፡ ዘንድ ፡ ያዘዝኸትን ፡ መሥዋዕቱንና ፡ ቀርባኔን ፡ ስለ ፡ ምን ፡ ረገጣችኸ ፡ እንድትወፍሩም ፡ የሕዝቤን ፡ የእስራኤልን ፡ ቀርባን ፡ ኸሉ ፡ መዝሙሪያ ፡ በመብላታችኸ ፡ ከእኔ ፡ ይልቅ ፡ ልጆችክን ፡ ለምን ፡ አከበርኸ ።

30 ፤ ስለዚህም ፡ የእስራኤል ፡ አምላክ ፡ እግዚአብሔር ፡ እንዲህ ፡ ይላል ፡- በእውነት ፡ ቤትክ ፡ የአባትክም ፡ ቤት ፡ ለዘለዓለም ፡ በፊቱ ፡ እንዲኖር ፡ ተናግረዋልኸ ፤ አኸን ፡ ግን ፡ እግዚአብሔር ፡ እንዲህ ፡ ይላል ፡- ያከበሩኝን ፡ አከብራለኸና ፡ የናቁኝም ፡ ይናቃሉና ፡ ይህ ፡ አይኸንልኝም ።

31 ፤ እንሆ ፡ ለቤትክ ፡ ሸማግሌ ፡ እንዳይገኝ ፡ ክንድክን ፡ የአባትክንም ፡ ቤት ፡ ክንድ ፡ የምሰብርበት ፡ ዘመን ፡ ይመጣል ።

32 ፤ በእስራኤል ፡ በረከት ፡ ኸሉ ፡ በማደሪያዬ ፡ ጠላትክን ፡ ታያለክ ፡ በቤትክም ፡ ለዘለዓለም ፡ ሸማግሌ ፡ አይገኝም ።

33 ፤ ከመሠዊያዬ ፡ ያልተቆረጠ ፡ ልጅክ ፡ ቢገኝ ፡ ዐይንክን ፡ ያፈዘዋል ፡ ነፍስክንም ፡ ያሳዘናል ፡ ከቤትክም ፡ የሚወለዱ ፡ ሰዎች ፡ ኸሉ ፡ በጎልማስነት ፡ ይሞታሉ ።

34 ፤ ይህ ፡ በኸለቱ ፡ ልጆችክ ፡ በአፍኒንና ፡ በፊንሐስ ፡ ላይ ፡ የሚመጣ ፡ ለአንተ ፡ ምልክት ፡ ነው ፤ ኸለቱ ፡ ባንድ ፡ ቀን ፡ ይሞታሉ ።

35 ፤ የታመነም ፡ ካህን ፡ ለእኔ ፡ አስነሳለኸ ፡ በልቤም ፡ በነፍሴም ፡ እንዳለ ፡ እንዲሁ ፡ ያደርጋል ፤ እኔም ፡ የታመነ ፡ ቤት ፡ እሠራለታለኸ ፡ ዘመኑን ፡ ኸሉ ፡ እኔ ፡ በቀባኸት ፡ ሰው ፡ ፊት ፡ ይኼዳል ።

36 ፤ ከቤትክም ፡ የቀረው ፡ ኸሉ ፡ ይመጣል ፡ በፊቱም ፡ ሰግዶ ፡ ቀራሽ ፡ እንጀራ ፡ እበላ ፡ ዘንድ ፡ ከካህናት ፡ ወደ ፡ አንዲቱ ፡ ዕጣ ፡ እባክክ ፡ ስደደኝ ፡ ብሎ ፡ አንድ ፡ ብር ፡ አንድ ፡ እንጀራም ፡ ይለምናል ።

መጽሐፈ ፡ ሳሙኤል ፡ ቀዳማዊ ፡ ምዕራፍ ፡ 3 ።

ምዕራፍ ፡ 3 ።

1 ፤ ብላቴናውም ፡ ሳሙኤል ፡ በዔሊ ፡ ፊት ፡ እግዚአብሔርን ፡ ያገለግል ፡ ነበር ፤ በዚያም ፡ ዘመን ፡ የእግዚአብሔር ፡ ቃል ፡ ብርቅ ፡ ነበረ ፤ ራእይም ፡ አይገለጥም ፡ ነበር ።

2 ፤ በዚያም ፡ ዘመን ፡ እንዲህ ፡ ኾነ ፤ የዔሊ ፡ ዐይኖች ፡ ማየት ፡ እስኪሳናቸው ፡ ድረስ ፡ መፍዘዝ ፡ ዝምረው ፡ ነበር ።

3 ፤ ዔሊም ፡ በስፍራው ፡ ተኝቶ ፡ ሳለ ፡ የእግዚአብሔር ፡ መብራት ፡ ገና ፡ ሳይጠፋ ፡ ሳሙኤልም ፡ የእግዚአብሔር ፡ ታቦት ፡ ባለበት ፡ በእግዚአብሔር ፡ መቅደስ ፡ ተኝቶ ፡ ሳለ ፡

4 ፤ እግዚአብሔር ፡ ሳሙኤልን ፡ ጠራው ፤ ርሱም ፡- እንሆኝ ፡ አለ ።

5 ፤ ወደ ፡ ዔሊም ፡ ርጠ ፡- እንሆኝ ፡ የጠራኸኝ ፡ አለው ። ርሱም ፡- አልጠራኸክም ፤ ተመልሰክ ፡ ተኛ ፡ አለው ። ኼዶም ፡ ተኛ ።

6 ፤ እግዚአብሔርም ፡ ደግሞ ፡- ሳሙኤል ፡ ሆይ ፡ ብሎ ፡ ጠራው ። ሳሙኤልም ፡ ተነሥቶ ፡ ወደ ፡ ዔሊ ፡ ኼደና ፡- እንሆኝ ፡ የጠራኸኝ ፡ አለው ። ርሱም ፡- ልጄ ፡ ሆይ ፡ አልጠራኸክም ፤ ተመልሰክ ፡ ተኛ ፡ ብሎ ፡ መለሰ ።

7 ፤ ሳሙኤል ፡ ግን ፡ ገና ፡ እግዚአብሔርን ፡ አላወቀም ፡ ነበር ፡ የእግዚአብሔርም ፡ ቃል ፡ ገና ፡ አልተገለጠለትም ፡ ነበር ።

8 ፤ እግዚአብሔርም ፡ ሳሙኤልን ፡ እንደ ፡ ገና ፡ ሦስተኛ ፡ ጊዜ ፡ ጠራው ። ርሱም ፡ ተነሥቶ ፡ ወደ ፡ ዔሊ ፡ ኼደና ፡- እንሆኝ ፡ የጠራኸኝ ፡ አለ ። ዔሊም ፡ እግዚአብሔር ፡ ብላቴናውን ፡ እንደ ፡ ጠራው ፡ አስተዋለ ።

9 ፤ ዔሊም ፡ ሳሙኤልን ፡- ኼደክ ፡ ተኛ ፡ ቢጠራክም ፡- አቤቱ ፡ ባሪያክ ፡ ይሰማልና ፡ ተናገር ፡ በለው ፡ አለው ። ሳሙኤልም ፡ ኼዶ ፡ በስፍራው ፡ ተኛ ።

10 ፤ እግዚአብሔርም ፡ መጥቶ ፡ ቆመ ፡ እንደ ፡ ቀድሞውም ፡- ሳሙኤል ፡ ሳሙኤል ፡ ብሎ ፡

ጠራው :: ሳሙኤልም :- ባሪያኸ : ይሰማልና : ተናገር : አለው ::

11 ፤ እግዚአብሔርም : ሳሙኤልን : አለው :- እንሆ ፤ የሰማውን : ኸሉ : ኸሉቱ : ገሮዎቹ : ጭው : የሚያደርግ : አንድ : ነገርን : በእስራኤል : አደርጋለኸ ::

12 ፤ በዚያም : ቀን : በቤቱ : ላይ : የተናገሩኹትን : ኸሉ : በዔሊ : አወርዳለኸ ፤ እኔም : ገምሬ : እፈጽምበታለኸ ::

13 ፤ ልጆቹ : የርግማን : ነገር : እንዳደረጉ : ዐውቆ : አልከለከላቸውምና : ስለ : ኅጢአቱ : በቤት : ለዘለዓለም : እንድፈርድ : አስታውቁዋለኸ ::

14 ፤ ስለዚህም : የዔሊ : ቤት : ኅጢአት : በመሥዋዕትና : በቀኅባን : ለዘለዓለም : እንዳይሰረይለት : ለዔሊ : ቤት : ምያለኸ ::

15 ፤ ሳሙኤልም : እስኪነጋ : ተኛ ፤ ማልዶም : ተነሥቶ : የእግዚአብሔርን : ቤት : ደጅ : ከፈተ :: ሳሙኤልም : ራእዩን : ለዔሊ : መንገር : ፈራ ::

16 ፤ ዔሊም : ሳሙኤልን : ጠርቶ :- ልጄ : ሳሙኤል : ሆይ ፤ አለ ፤ ርሱም :- እንሆኝ : አለ ::

17 ፤ ርሱም :- እግዚአብሔር : የነገረኸ : ነገር : ምንድር : ነው ፡ ከእኔ : አትሸሽግ ፤ ከነገረኸ : ነገር : ኸሉ : የሸሽግኸኝ : እንደ : ኸነ : እግዚአብሔር : እንዲህ : ያድርግብኸ ፤ እንዲህም : ይጨምርብኸ : አለው ::

18 ፤ ሳሙኤልም : ነገሩን : ኸሉ : ነገረው ፤ አንዳቸውም : አልሸሸገውም :: ዔሊም :- ርሱ : እግዚአብሔር : ነው ፤ ደስ : ያሠኘውን : ያድርግ : አለ ::

19 ፤ ሳሙኤልም : አደገ ፤ እግዚአብሔርም : ከርሱ : ጋራ : ነበረ ፤ ከቃሉም : አንዳቸው : በምድር : ላይ : አይወድቅም : ነበር ::

20 ፤ እስራኤልም : ኸሉ : ከዳን : እስከ : ቤርሳቤሕ : ድረስ : ሳሙኤል : ለእግዚአብሔር : ነቢይ : ይኾን : ዘንድ : የታመነ : እንደ : ኸነ : ዐወቀ ::

21 ፤ እግዚአብሔርም : ደግሞ : በሴሎ : ተገለጠ ፤ እግዚአብሔርም : በእግዚአብሔር : ቃል : ለሳሙኤል : በሴሎ : ይገለጥ : ነበር :: የሳሙኤልም : ቃል : ለእስራኤል : ኸሉ : ደረሰ ::

መጽሐፈ : ሳሙኤል : ቀዳማዊ ፤ ምዕራፍ : 4 ::

ምዕራፍ : 4 ::

1 ፤ እስራኤልም : ከፍልስጥኤማውያን : ጋራ : ሊዋጋ : ወጡ ፤ በአቤንዔዘር¹³⁴ : አጠገብ : ሰፈሩ ፤ ፍልስጥኤማውያን : በአፌቅ : ሰፈሩ ::

2 ፤ ፍልስጥኤማውያንም : በእስራኤል : ላይ : ተሰለፉ ፤ ሰልፉም : በተመደበ : ጊዜ : እስራኤል : በፍልስጥኤማውያን : ፊት : ተመቱ ፤ ጦርነት : በተደረገበትም : ስፍራ : ከእስራኤል : አራት : ሺሕ : የሚያኸሉ : ሰዎችን : ገደሉ ::

3 ፤ ሕዝቡም : ወደ : ሰፈር : በመጡ : ጊዜ : የእስራኤል : ሽማግሌዎች ። ዛሬ : እግዚአብሔር : በፍልስጥኤማውያን : ፊት : ስለ : ምን : መታን ፡ በመካከላችን : እንዲኼዱ ፤ ከጠላቶቻችንም : እጅ : እንዲያደኅን ፤ የእግዚአብሔርን : የቃል : ኪዳንን : ታቦት : ከሴሎ : እናምጣ : አሉ ::

4 ፤ ሕዝቡም : ወደ : ሴሎ : ላኩ ፤ በኪሩቤልም : ላይ : የሚቀመጠውን : የሰራዊት : ጌታ : የእግዚአብሔርን : የቃል : ኪዳንን : ታቦት : ከዚያ : አመጡ ፤ ኸሉቱም : የዔሊ : ልጆች : አፍኒንና : ፊንሐስ : ከእግዚአብሔር : ቃል : ኪዳን : ታቦት : ጋራ : በዚያ : ነበሩ ::

5 ፤ የእግዚአብሔር : የቃል : ኪዳን : ታቦት : ወደ : ሰፈር : በገባ : ጊዜ : እስራኤል : ኸሉ : ታላቅ : አልልታ : አደረጉ ፤ ምድሪቱም : አስተጋባች ::

6 ፤ ፍልስጥኤማውያንም : የአልልታውን : ድምፅ : በሰሙ : ጊዜ :- በዕብራውያን : ሰፈር : ያለው : ይህ : ታላቅ : የአልልታ : ድምፅ : ምንድር : ነው ፡ አሉ ። የእግዚአብሔርም : ታቦት : ወደ : ሰፈሩ : እንደ : ገባ : አስተዋሉ ::

134 ዕብ . ፡ ኤቤንዔዘር : (አብን : ዐዘር ፡ ረዳት ፡ ደንጋይ) ::

- 7 ፤ ፍልስጥኤማውያንም ፡ ፈርተው ፡- እግዚአብሔር ፡ ወደ ፡ ሰፈር ፡ መጥቷል ፡ አሉ ። ደግሞም ፡ እንዲህ ፡ አሉ ፡- ወዮልን ፤ ከዚህ ፡ አስቀድሞ ፡ እንዲህ ፡ ያለ ፡ ነገር ፡ አልኾነም ።
- 8 ፤ ወዮልን ፤ ከነዚህ ፡ ከኅያላን ፡ አማልክት ፡ እጅ ፡ ማን ፡ ያደነናል ። እነዚህ ፡ አማልክት ፡ ግብጻውያንን ፡ በምድረ ፡ በዳ ፡ በልዩ ፡ በልዩ ፡ መቅሠፍት ፡ የመቱ ፡ ናቸው ።
- 9 ፤ እናንተ ፡ ፍልስጥኤማውያን ፡ ሆይ ፡ አይዟችኹ ፡ ገብተው ፤ እናንተ ፡ ባሪያዎች ፡ እንዳደረጋችኹቸው ፡ ዕብራውያን ፡ ባሪያዎች ፡ እንዳደርጓችኹ ፡ ገብተው ፡ ተዋጉ ።
- 10 ፤ ፍልስጥኤማውያንም ፡ ተዋጉ ፤ እስራኤልም ፡ ተመቱ ፡ ኹሉም ፡ እያንዳንዱ ፡ ወደ ፡ ድንኳናቸው ፡ ሸሹ ፤ እጅግም ፡ ታላቅ ፡ ግድያ ፡ ኾነ ፡ ከእስራኤልም ፡ ሠላላ ፡ ሺሕ ፡ እግረኛዎች ፡ ወደቁ ።
- 11 ፤ የእግዚአብሔርም ፡ ታቦት ፡ ተማረከች ፡ ኹሉቱም ፡ የዔሊ ፡ ልጆች ፡ አፍኒንና ፡ ፊንሐስ ፡ ሞቱ ።
- 12 ፤ በዚያም ፡ ቀን ፡ አንድ ፡ የብንያም ፡ ሰው ፡ ከሰልፍ ፡ እየበረረ ፡ ልብሱን ፡ ቀዶ ፡ በራሱም ፡ ላይ ፡ ትቢያ ፡ ነስንሶ ፡ ወደ ፡ ሴሎ ፡ መጣ ።
- 13 ፤ በመጣም ፡ ጊዜ ፡ ዔሊ ፡ ስለእግዚአብሔር ፡ ታቦት ፡ ልቡ ፡ ተናውጦ ፡ ነበርና ፡ በመንገድ ፡ ዳር ፡ በወንበሩ ፡ ላይ ፡ ተቀምጦ ፡ ይጠባበቅ ፡ ነበር ፤ ሰውየውም ፡ ወደ ፡ ከተማዬቱ ፡ ገብቶ ፡ ባወራ ፡ ጊዜ ፡ ከተማዬቱ ፡ ኹሉ ፡ ተጫጫኸች ።
- 14 ፤ ዔሊም ፡ የጨኸቱን ፡ ድምፅ ፡ በሰማ ፡ ጊዜ ፡- ይህ ፡ ጫጫታ ፡ ምንድር ፡ ነው ። አለ ። ሰውየውም ፡ ፈጥኖ ፡ መጣና ፡ ለዔሊ ፡ ነገረው ።
- 15 ፤ ዔሊም ፡ የዘጠና ፡ ስምንት ፡ ዓመት ፡ ሸማግሌ ፡ ነበረ ፤ ዐይኖቹም ፡ ማየት ፡ እስኪሳናቸው ፡ ድረስ ፡ ፈዘው ፡ ነበር ።
- 16 ፤ ሰውየውም ፡ ዔሊን ፡- ከሰልፍ ፡ የመጣኹ ፡ እኔ ፡ ነኝ ፡ ዛሬም ፡ ከሰልፍ ፡ ከብለልኹ ፡ አለ ። ርሱም ፡- ልጄ ፡ ሆይ ፡ ነገሩላ ፡ እንዴት ፡ ኾነ ። አለው ።
- 17 ፤ ወሬኛውም ፡ መልሶ ፡- እስራኤል ፡ ከፍልስጥኤማውያን ፡ ፊት ፡ ሸሹ ፤ ደግሞ ፡ በሕዝቡ ፡ ዘንድ ፡ ታላቅ ፡ ግድያ ፡ ኾኗል ፡ ኹሉቱም ፡ ልጆችኸ ፡ አፍኒንና ፡ ፊንሐስ ፡ ሞተዋል ፤ የእግዚአብሔርም ፡ ታቦት ፡ ተማርካለች ፡ አለ ።
- 18 ፤ ሰውየውም ፡ ስለእግዚአብሔር ፡ ታቦት ፡ በተናገረ ፡ ጊዜ ፡ ዔሊ ፡ በበሩ ፡ አጠገብ ፡ ካለው ፡ ከወንበሩ ፡ ወደቀ ፤ ርሱ ፡ ሸምግሎ ፡ ደንግዘም ፡ ነበርና ፡ ዐንገቱ ፡ ተሰብሮ ፡ ሞተ ። ርሱም ፡ በእስራኤል ፡ ላይ ፡ አርባ ፡ ዓመት ፡ ፈራጅ ፡ ነበረ ።
- 19 ፤ ምራቱም ፡ የፊንሐስ ፡ ሚስት ፡ አርግዛ ፡ ልትወልድ ፡ ተቃርባ ፡ ነበር ፤ የእግዚአብሔርም ፡ ታቦት ፡ እንደ ፡ ተማረከች ፡ አማቷና ፡ ባሏም ፡ እንደ ፡ ሞቱ ፡ በሰማች ፡ ጊዜ ፡ ምጥ ፡ ደርሶባት ፡ ነበርና ፡ ተንበርክካ ፡ ወለደች ።
- 20 ፤ ወደ ፡ ሞትም ፡ በቀረበች ፡ ጊዜ ፡ በዙሪያዋ ፡ ያሉት ፡ ሴቶች ፡- ወንድ ፡ ልጅ ፡ ወልደሻልና ፡ አትፍሪ ፡ አሏት ። ርሷ ፡ ግን ፡ አልመለሰችላቸውም ፡ በልቧም ፡ አላኖረችውም ።
- 21 ፤ ርሷም ፡ የእግዚአብሔር ፡ ታቦት ፡ ስለ ፡ ተማረከች ፡ ስለ ፡ አማቷና ፡ ስለ ፡ ባሏም ፡- ክብር ፡ ከእስራኤል ፡ ለቀቀ ፡ ስትል ፡ የሕፃኑን ፡ ስም ፡- ኢካቦድ ፡ ብላ ፡ ጠራችው ።
- 22 ፤ ርሷም ፡- የእግዚአብሔር ፡ ታቦት ፡ ተማርካለችና ፡ ክብር ፡ ከእስራኤል ፡ ለቀቀ ፡ አለች ።

መጽሐፈ ፡ ሳሙኤል ፡ ቀዳማዊ ፡ ምዕራፍ ፡ 5 ።

ምዕራፍ ፡ 5 ።

- 1 ፤ ፍልስጥኤማውያንም ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ታቦት ፡ ወሰዱ ፤ ከአቤንዔዘርም ፡ ወደ ፡ አዛጦን ፡ ይዘውት ፡ መጡ ።
- 2 ፤ ፍልስጥኤማውያንም ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ታቦት ፡ ወስደው ፡ ወደዳጎን ፡ ቤት ፡ አገቡት ፡ በዳጎንም ፡ አጠገብ ፡ አኖሩት ።
- 3 ፤ በነጋውም ፡ የአዛጦን ፡ ሰዎች ፡ ማለዱ ፡ እንሆም ፡ ዳጎን ፡ በእግዚአብሔር ፡ ታቦት ፡ ፊት ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ በግንባሩ ፡ ወድቆ ፡ ነበር ፤ ዳጎንም ፡ አንሥተው ፡ ወደ ፡ ስፍራው ፡ መለሱት ።
- 4 ፤ በነጋውም ፡ ማለዱ ፡ እንሆም ፡ ዳጎን ፡ በእግዚአብሔር ፡ ታቦት ፡ ፊት ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ በግንባሩ ፡ ወድቆ ፡

ነበር ፤ የዳጎንም : ራስ : እጆቹም : ተቈርጠው : በመድረኩ : ላይ : ወድቀው : ነበር ፤ የዳጎንም : ደረት : ብቻውን : ቀርቶ : ነበር ።

5 ፤ ስለዚህም : የዳጎን : ካህናት : ወደዳጎንም : ቤት : የሚገቡት : ሹሉ : በአዛጦን : ያለውን : የዳጎንን : መድረክ : እስከ : ዛሬ : ድረስ : አይረግጡም ።

6 ፤ የእግዚአብሔርም : እጅ : በአዛጦን : ሰዎች : ላይ : ከበደች ፥ አጠፋቸውም ፥ አዛጦንንና ፥ ድንበራቸውንም ፥ በዕባጭ : መታቸው ።

7 ፤ የአዛጦንም : ሰዎች : እንዲህ : እንደ : ኾነ : ባዩ : ጊዜ :- እጁ : በእኛና ፥ በአምላካችን ፥ በዳጎን ፥ ላይ : ጠንክራለችና ፥ የእስራኤል ፥ አምላክ ፥ ታቦት ፥ ከእኛ ፥ ዘንድ ፥ አይቀመጥ ፥ አሉ ።

8 ፤ ልከውም ፥ የፍልስጥኤማውያንን ፥ አለቃዎች ፥ ሹሉ ፥ ወደ ፥ እነርሱ ፥ ሰበሰቡና :- በእስራኤል ፥ አምላክ ፥ ታቦት ፥ ምን ፥ እናድርግ ። አሉ ፤ እነርሱም :- የእስራኤል ፥ አምላክ ፥ ታቦት ፥ ወደ ፥ ጌት ፥ ይዙር ፥ ብለው ፥ መለሱ ። የእስራኤልንም ፥ አምላክ ፥ ታቦት ፥ ወደዚያ ፥ ተሸከሙት ።

9 ፤ ከተሸከሙትም ፥ በኳላ ፥ የእግዚአብሔር ፥ እጅ ፥ በታላቅ ፥ ድንጋጤ ፥ በከተማዬቱ ፥ ላይ ፥ ኾነች ፤ ከታናሹም ፥ እስከ ፥ ታላቁ ፥ ድረስ ፥ የከተማዬቱን ፥ ሰዎች ፥ መታ ፥ ዕባጭም ፥ መጣባቸው ።

10 ፤ የእግዚአብሔርንም ፥ ታቦት ፥ ወደ ፥ አስቀሎና ፥ ሰደዱት ። የእግዚአብሔር ፥ ታቦት ፥ ወደ ፥ አስቀሎና ፥ በመጣ ፥ ጊዜ ፥ አስቀሎናውያን :- እኛንና ፥ ሕዝባችንን ፥ ሊገድሉ ፥ የእስራኤልን ፥ አምላክ ፥ ታቦት ፥ አመጡበን ፥ ብለው ፥ ጮኹ ።

11 ፤ በከተማዬቱ ፥ ሹሉ ፥ የሞት ፥ ድንጋጤ ፥ ነበርና ፥ የእግዚአብሔርም ፥ እጅ ፥ በዚያ ፥ እጅግ ፥ ከብዳ ፥ ነበርና ፥ ልከው ፥ የፍልስጥኤማውያንን ፥ አለቃዎች ፥ ሹሉ ፥ ሰበሰበው :- የእስራኤልን ፥ አምላክ ፥ ታቦት ፥ ሰደዱ ፥ እኛንና ፥ ሕዝባችንን ፥ እንዳይገድል ፥ ወደ ፥ ስፍራው ፥ ይመለስ ፥ አሉ ።

12 ፤ ያልሞቱትም ፥ ሰዎች ፥ በዕባጭ ፥ ተመቱ ፤ የከተማዬቱም ፥ ዋይታ ፥ እስከ ፥ ሰማይ ፥ ወጣ ።

መጽሐፈ ፡ ሳሙኤል ፡ ቀዳማዊ ፡ ምዕራፍ ፡ 6 ።

ምዕራፍ ፡ 6 ።

1 ፤ የእግዚአብሔር ፥ ታቦት ፥ በፍልስጥኤማውያን ፥ አገር ፥ ሰባት ፥ ወር ፥ ተቀመጠ ።

2 ፤ ፍልስጥኤማውያንም ፥ ካህናትንና ፥ ሟርተኛዎችን ፥ ጠርተው :- በእግዚአብሔር ፥ ታቦት ፥ ላይ ፥ ምን ፥ እናድርግ ። ወደ ፥ ስፍራውስ ፥ በምን ፥ እንሰደደው ። አስታውቁን ፥ አሉ ።

3 ፤ እነርሱም :- የእስራኤልን ፥ አምላክ ፥ ታቦት ፥ ብትሰዱ ፥ የበደል ፥ መሥዋዕት ፥ መልሱለት ፥ እንጂ ፥ ባደውን ፥ አትሰደዱት ፥ የዚያን ፥ ጊዜም ፥ ትፈወሳላችኹ ፤ እጁም ፥ ከእናንተ ፥ አለመራቁ ፥ ስለ ፥ ምን ፥ እንደ ፥ ኾነ ፥ ታውቃላችኹ ፥ አሉ ።

4 ፤ እነርሱም :- ስለ ፥ በደል ፥ መሥዋዕት ፥ የምንመልስለት ፥ ምንድር ፥ ነው ። አሉ ። እነርሱም ፥ እንዲህ ፥ አሉ :- እናንተንና ፥ አለቃዎቻችኹን ፥ ያገኘች ፥ መቅሠፍት ፥ አንዲት ፥ ናትና ፥ እንደ ፥ ፍልስጥኤማውያን ፥ አለቃዎች ፥ ቀጥር ፥ ዐምስት ፥ የወርቅ ፥ ዕባጮች ፥ ዐምስትም ፥ የወርቅ ፥ ዐይጦች ፥ አቅርቡ ።

5 ፤ የዕባጫችኹንም ፥ ምሳሌ ፥ ምድራችኹንም ፥ የሚያጠፉትን ፥ የዐይጦችን ፥ ምሳሌ ፥ አድርጋችኹ ፥ ለእስራኤል ፥ አምላክ ፥ ክብርን ፥ ስጡ ፤ እጁን ፥ ከእናንተና ፥ ከአማልክታችኹ ፥ ከምድራችኹም ፥ ምናልባት ፥ ያቀል ፥ ይኾናል ።

6 ፤ ግብጻውያንና ፥ ፈርዖንም ፥ ልባቸውን ፥ እንዳጸኑ ፥ ልባችኹን ፥ ለምን ፥ ታጸናላችኹ ። እግዚአብሔር ፥ ኅይሉን ፥ ካደረገባቸው ፥ በኳላ ፥ ያወጧቸው ፥ አይደሉምን ።

7 ፤ እነርሱም ፥ አልኹዱምን ። አኹንም ፥ ወስዳችኹ ፥ አንዲት ፥ ሠረገላ ፥ ሥሩ ፤ የሚያጠቡም ፥ ቀንበር ፥ ያልተጫነባቸውን ፥ ኹለት ፥ ላሞች ፥ በሠረገላ ፥ ጥመዳቸው ፥ እንሰሰቻቸውንም ፥ ለይታችኹ ፥ ወደ ፥ ቤት ፥ መልሷቸው ።

8 ፤ የእግዚአብሔርንም ፥ ታቦት ፥ ወስዳችኹ ፥ በሠረገላው ፥ ላይ ፥ አኑሩት ፤ ስለ ፥ በደልም ፥ መሥዋዕት ፥ ያቀረባችኹትን ፥ የወርቁን ፥ ዕቃ ፥ በሣጥን ፥ ውስጥ ፥ አድርጋችኹ ፥ በታቦቱ ፥ አጠገብ ፥ አኑሩት ፤ ይኹድም ፥ ዘንድ ፥

ስደዱት ።

9 ፤ ተመልክቱም ፡ በድንበሩም ፡ መንገድ ፡ ወደ ፡ ቤትሳሚስ ፡ ቢወጣ ፡ ይህን ፡ እጅግ ፡ ክፉ ፡ ነገር ፡ ያደረገብን ፡ እግዚአብሔር ፡ ነው ፤ አለዚያም ፡ እንዲያው ፡ መጥቶብናል ፡ እንጂ ፡ የመታን ፡ የርሱ ፡ እጅ ፡ እንዳልኾነ ፡ እናውቃለን ።

10 ፤ ሰዎቹም ፡ እንዲሁ ፡ አደረጉ ፤ የሚያጠቡትን ፡ ኹለቱን ፡ ላሞች ፡ ወሰዱ ፡ በሠረገላም ፡ ጠመዳቸው ፡ እንቦሰቻቸውንም ፡ በቤት ፡ ዘጉባቸው ፤

11 ፤ የእግዚአብሔርም ፡ ታቦት ፡ የወርቁ ፡ ዐይጦችና ፡ የዕባጮቻቸው ፡ ምሳሌ ፡ ያሉበትንም ፡ ሣጥን ፡ በሠረገላው ፡ ላይ ፡ ጫኑ ።

12 ፤ ላሞችም ፡ ወደ ፡ ቤትሳሚስ ፡ ወደሚወስደው ፡ መንገድ ፡ አቅንተው ፡ እምቧ ፡ እያሉ ፡ በጎዳናው ፡ ላይ ፡ ኹዱ ፡ ወደ ፡ ቀኝም ፡ ወደ ፡ ግራም ፡ አላሉም ፤ የፍልስጥኤማውያንም ፡ አለቃዎች ፡ እስከ ፡ ቤትሳሚስ ፡ ዳርቻ ፡ ድረስ ፡ በኳላ ፡ በኳላቸው ፡ ይኹዱ ፡ ነበር ።

13 ፤ የቤትሳሚስ ፡ ሰዎችም ፡ በሸለቆው ፡ ውስጥ ፡ ስንዴ ፡ ያጭዱ ፡ ነበር ፤ ዐይናቸውንም ፡ ከፍ ፡ አድርገው ፡ ታቦቱን ፡ አዩ ፡ በማየታቸውም ፡ ደስ ፡ አላቸው ።

14 ፤ ሠረገላውም ፡ ወደ ፡ ቤትሳሚሳዊው ፡ ወደኢያሱ ፡ ዕርሻ ፡ መጣ ፤ ታላቅም ፡ ድንጋይ ፡ በነበረበት ፡ በዚያ ፡ ቆመ ፤ የሠረገላውንም ፡ ዕንጨት ፡ ፈልጠው ፡ ላሞቹን ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ለሚቃጠል ፡ መሥዋዕት ፡ አቀረቡ ።

15 ፤ ሌዋውያንም ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ታቦት ፡ ከርሱ ፡ ጋራ ፡ የነበረውንም ፡ የወርቅ ፡ ዕቃ ፡ ያለበትን ፡ ሣጥን ፡ አወረዱ ፡ በታላቁም ፡ ድንጋይ ፡ ላይ ፡ አኖሩት ፤ በዚያም ፡ ቀን ፡ የቤትሳሚስ ፡ ሰዎች ፡ ለእግዚአብሔር ፡ የሚቃጠለውን ፡ መሥዋዕት ፡ አቀረቡ ፡ መሥዋዕትንም ፡ ሠዉ ።

16 ፤ ፍልስጥኤማውያንም ፡ ዐምስቱ ፡ አለቃዎች ፡ ባዩት ፡ ጊዜ ፡ በዚያው ፡ ቀን ፡ ወደ ፡ አስቀሎና ፡ ተመለሱ ።

17 ፤ ፍልስጥኤማውያን ፡ ስለ ፡ በደል ፡ መሥዋዕት ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ያቀረቧቸው ፡ የወርቅ ፡ ዕባጮች ፡ እነዚህ ፡ ናቸው ፤ አንዲቱ ፡ ለአዛጦን ፡ አንዲቱም ፡ ለጋዛ ፡ አንዲቱም ፡ ለአስቀሎና ፡ አንዲቱ ፡ ለጌት ፡

18 ፤ አንዲቱ ፡ ለዐቃሮን ፡ የወርቁም ፡ ዐይጦች ፡ ቀጥር ፡ ለዐምስቱ ፡ የፍልስጥኤማውያን ፡ አለቃዎች ፡ እንደ ፡ ነበሩት ፡ ከተማዎች ፡ ኹሉ ፡ ቀጥር ፡ እንዲሁ ፡ ነበረ ፤ እነርሱም ፡ እስከ ፡ ታላቁ ፡ ድንጋይ ፡ የሚደርሱ ፡ ከተማዎችና ፡ መንደሮች ፡ ናቸው ። በዚህም ፡ ድንጋይ ፡ ላይ ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ታቦት ፡ አስቀመጡ ፡ ድንጋዩም ፡ እስከ ፡ ዛሬ ፡ ድረስ ፡ በቤትሳሚሳዊው ፡ በኢያሱ ፡ ዕርሻ ፡ አለ ።

19 ፤ ወደእግዚአብሔርም ፡ ታቦት ፡ ውስጥ ፡ ተመልክተዋልና ፡ የቤትሳሚስን ፡ ሰዎች ፡ መታ ፤ በሕዝቡም ፡ ከዐምስት ፡ ሺሕ ፡ ሰው ፡ ሰባ ፡ ሰዎችን ፡ መታ ፤ እግዚአብሔርም ፡ ሕዝቡን ፡ በታላቅ ፡ ግዳይ ፡ ስለ ፡ መታ ፡ ሕዝቡ ፡ አለቀሰ ።

20 ፤ የቤትሳሚስም ፡ ሰዎች ፡— በዚህ ፡ በቅዱስ ፡ አምላክ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ መቆም ፡ ማን ፡ ይችላል ። ከእኛስ ፡ ወጥቶ ፡ ወደ ፡ ማን ፡ ይኹዳል ። አሉ ።

21 ፤ በቂርያትይዓሪምም ፡ ወደተቀመጡት ፡ ሰዎች ፡ መልክተኞቻችን ፡ ልከው ፡— ፍልስጥኤማውያን ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ታቦት ፡ መልሰዋል ፤ ወርዳችኹም ፡ ወደ ፡ እናንተ ፡ አውጡት ፡ አሉ ።

መጽሐፈ ፡ ሳሙኤል ፡ ቀዳማዊ ፡ ምዕራፍ ፡ 7 ።

ምዕራፍ ፡ 7 ።

1 ፤ የቂርያትይዓሪም ፡ ሰዎችም ፡ መጥተው ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ታቦት ፡ አወጡ ፤ በከራሪብታውም ፡ ላይ ፡ ወዳለው ፡ ወደዐሚናዳብ ፡ ቤት ፡ አገቡት ፤ የእግዚአብሔርም ፡ ታቦት ፡ እንዲጠብቅ ፡ ልጁን ፡ አልዓዘርን ፡ ቀደሱት ።

2 ፤ ታቦቱም ፡ በቂርያትይዓሪም ፡ ከተቀመጠበት ፡ ቀን ፡ ገናምሮ ፡ ወራቱ ፡ ረዘመ ፤ ኻያ ፡ ዓመትም ፡ ኾነ ፤ የእስራኤልም ፡ ቤት ፡ ኹሉ ፡ ዐዘኖ ፡ እግዚአብሔርን ፡ ተከተለ ።

3 ፤ ሳሙኤልም ፡ የእስራኤልን ፡ ቤት ፡ ኹሉ ፡— በሙሉ ፡ ልባችኹ ፡ ወደ ፡ እግዚአብሔር ፡ ከተመለሳችኹ ፡ እንግዳዎቻችን ፡ አማልክትና ፡ ዐስታሮትን ፡ ከመካከላችኹ ፡ አርቁ ፡ ልባችኹንም ፡ ወደ ፡ እግዚአብሔር ፡ አቅኑ ፡ ርሱንም ፡

ብቻ : አምልኮ ፤ ከፍልስጥኤማውያንም : እጅ : ያድናችኋል : ብሎ : ተናገራቸው ።

4 ፤ የእስራኤልም : ልጆች : በዓሊምንና : በስታሮትን : አራቁ ፤ እግዚአብሔርንም : ብቻ : አመለከቱ ።

5 ፤ ሳሙኤልም ፡- እስራኤልን : ኸሉ : ወደ : ምጽጳ : ሰብስቡ ፡ ስለ : እናንተም : ወደ : እግዚአብሔር : እጸልያለኸኑ ፡ አለ ።

6 ፤ ወደ : ምጽጳም : ተሰበሰቡ ፤ ውሃም : ቀድተው : በእግዚአብሔር : ፊት : አፈሰሱ ፡ በዚያም : ቀን : ጸሙ ፡ በዚያም ፡- እግዚአብሔርን : በድለናል : አሉ ። ሳሙኤልም : በእስራኤል : ልጆች : ላይ : በምጽጳ ፡ ፈረደ ።

7 ፤ ፍልስጥኤማውያንም : የእስራኤል : ልጆች : ወደ : ምጽጳ : እንደ : ተሰበሰቡ : በሰሙ : ጊዜ : የፍልስጥኤማውያን : አለቃዎች : በእስራኤል : ላይ : ወጡ ፤ የእስራኤልም : ልጆች : ሰምተው : ፍልስጥኤማውያንን : ፈሩ ።

8 ፤ የእስራኤልም : ልጆች : ሳሙኤልን ፡- ከፍልስጥኤማውያን : እጅ : ያድነን : ዘንድ : ወደ : አምላካችን : ወደ : እግዚአብሔር : ትጸልይልን : ዘንድ : አትታክት : አሉት ።

9 ፤ ሳሙኤልም : አንድ : የሚጠባ : የበግ : ጠቦት : ወስዶ : ለእግዚአብሔር : ፈጽሞ : የሚቃጠል : መሥዋዕት : አድርጎ : አቀረበው ፤ ሳሙኤልም : ስለ : እስራኤል : ወደ : እግዚአብሔር : ጮኸ ፤ እግዚአብሔርም : ሰማው ።

10 ፤ ሳሙኤልም : የሚቃጠለውን : መሥዋዕት : ሲያሳርግ : ፍልስጥኤማውያን : ከእስራኤል : ጋራ : ሊዋጉ : ቀረቡ ፤ እግዚአብሔርም : በዚያች : ቀን : በፍልስጥኤማውያን : ላይ : ታላቅ : ነጎድጓድ : አንጎደጎደ ፤ አስደነገጣቸውም : በእስራኤልም : ፊት : ድል : ተመቱ ።

11 ፤ የእስራኤልም : ሰዎች : ከምጽጳ : ወጡ ፤ ፍልስጥኤማውያንንም : አሳደዱ ፤ በቤትካር : ታችም : እስኪደርሱ : ድረስ : መታቸው ።

12 ፤ ሳሙኤልም : አንድ : ድንጋይ : ወስዶ : በምጽጳና : በሼን : መካከል : አኖረው ፤ ስሙንም ፡- እስከ : አኹን : ድረስ : እግዚአብሔር : ረድቶናል ፡ ሲል : አቤንዔዘር : ብሎ : ጠራው ።

13 ፤ ፍልስጥኤማውያንም : ተዋረዱ ፤ ዳግመኛም : ከዚያ : ወዲያ : ወደእስራኤል : ድንበር : አልወጡም ፤ በሳሙኤል : ዕድሜ : ኸሉ : የእግዚአብሔር : እጅ : በፍልስጥኤማውያን : ላይ : ነበረች ።

14 ፤ ፍልስጥኤማውያንም : ከአስቀሎና : ገፍሮ : እስከ : ጌት : ድረስ : ከእስራኤል : የወሰዷቸው : ከተማዎች : ለእስራኤል : ተመለሱ ፤ እስራኤልም : ድንበሩን : ከፍልስጥኤማውያን : እጅ : አዳነ ። በእስራኤልና : በአሞራውያንም : መካከል : ዕርቅ : ነበረ ።

15 ፤ ሳሙኤልም : በዕድሜው : ኸሉ : በእስራኤል : ላይ : ይፈርድ : ነበር ።

16 ፤ በየዓመቱም : ወደ : ቤቴል : ወደ : ገልገላ : ወደ : ምጽጳም : ይዞር : ነበር ፤ በእነዚያም : ስፍራዎች : ኸሉ : በእስራኤል : ላይ : ይፈርድ : ነበር ።

17 ፤ ቤቴም : በዚያ : ነበረና : ወደ : አርማቴም : ይመለስ : ነበር ፤ በዚያም : በእስራኤል : ላይ : ይፈርድ : ነበር ፤ በዚያም : ለእግዚአብሔር : መሠዋዕት : ሠራ ።

_____ መጽሐፈ : ሳሙኤል : ቀዳማዊ ፡ ምዕራፍ : 8 ። _____

ምዕራፍ : 8 ።

1 ፤ እንዲህም : ኾነ ፤ ሳሙኤል : በሸመገለ : ጊዜ : ልጆቹን : በእስራኤል : ላይ : ፈራጆች : አደረጋቸው ።

2 ፤ የበኸር : ልጁም ፡ ስም ፡ ኢዮኤል ፤ የኸሉተኛውም ፡ ስም ፡ አብያ¹³⁵ ፡ ነበረ ። እነርሱም ፡ በቤርሳቤሕ ፡ ይፈርዱ ፡ ነበር ።

3 ፤ ልጆቹም ፡ በመንገዱ ፡ አልኸዱም ፤ ነገር ፡ ግን ፡ ረብ ፡ ለማግኘት ፡ ፈቀቅ ፡ አሉ ፤ ጉቦም ፡ እየተቀበሉ ፡ ፍርድን ፡ ያጣምሙ ፡ ነበር ።

135 ዕብ. ፡ አቢያህ ፡ (አበ ፡ ያህ ፡ አምላክን ፡ የታመነ ፡ አባት) ።

- 4 ፤ የእስራኤልም ፡ ሽማግሌዎች ፡ ኹሉ ፡ ተሰብስበው ፡ ወደ ፡ ሳሙኤል ፡ ወደ ፡ አርማቴም ፡ መጡና ።
- 5 ፤ እንሆ ፡ አንተ ፡ ሽምግለኻል ፡ ልጆቻችም ፡ በመንገድኸ ፡ አይኼዱም ፤ አኹንም ፡ እንደ ፡ አሕዛብ ፡ ኹሉ ፡ የሚፈርድልን ፡ ንጉሥ ፡ አድርግልን ፡ አሉት ።
- 6 ፤ የሚፈርድልንም ፡ ንጉሥ ፡ ስጠን ፡ ባሉት ፡ ጊዜ ፡ ነገሩ ፡ ሳሙኤልን ፡ አስከፋው ፤ ሳሙኤልም ፡ ወደ ፡ እግዚአብሔር ፡ ጸለየ ።
- 7 ፤ እግዚአብሔርም ፡ ሳሙኤልን ፡ አለው ፡- በእነርሱ ፡ ላይ ፡ እንዳልነግሥ ፡ እኔን ፡ እንጂ ፡ አንተን ፡ አልናቁምና ፡ በሚሉኸ ፡ ነገር ፡ ኹሉ ፡ የሕዝቡን ፡ ቃል ፡ ሰማ ።
- 8 ፤ ከግብጽ ፡ ካወጣኳቸው ፡ ቀን ፡ ገምሮ ፡ እስከ ፡ ዛሬ ፡ ድረስ ፡ እኔን ፡ ትተው ፡ እንግዳዎች ፡ አማልክት ፡ በማምለካቸው ፡ እንደ ፡ ሠሩት ፡ ሥራ ፡ ኹሉ ፡ እንዲሁ ፡ ባንተ ፡ ደግሞ ፡ ያደርጉብኻል ።
- 9 ፤ አኹንም ፡ ቃላቸውን ፡ ሰማ ፤ ነገር ፡ ግን ፡ ጽኑ ፡ ምስክር ፡ መስክርባቸው ፡ በእነርሱም ፡ ላይ ፡ የሚነግሠውን ፡ የንጉሡን ፡ ወግ ፡ ንገራቸው ።
- 10 ፤ ሳሙኤልም ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ቃል ፡ ኹሉ ፡ ንጉሥን ፡ ለፈለጉ ፡ ሕዝብ ፡ ነገራቸው ።
- 11 ፤ እንዲሁም ፡ አለ ፡- በእናንተ ፡ ላይ ፡ የሚነግሠው ፡ የንጉሡ ፡ ወግ ፡ ይህ ፡ ነው ፤ ወንዶች ፡ ልጆቻችኩን ፡ ወስዶ ፡ ሠረገለኛዎችና ፡ ፈረሰኛዎች ፡ ያደርጋቸዋል ፡ በሠረገላዎቹም ፡ ፊት ፡ ይሮጣሉ ፤
- 12 ፤ ለራሱም ፡ የሻለቃዎችና ፡ የመቶ ፡ አለቃዎች ፡ ያደርጋቸዋል ፤ ዕርሻውንም ፡ የሚያርሱ ፡ እኹንም ፡ የሚያጭዱ ፡ የጦር ፡ መሣሪያውንና ፡ የሠረገላዎቹንም ፡ ዕቃ ፡ የሚሠሩ ፡ ይኾናሉ ።
- 13 ፤ ሴቶች ፡ ልጆቻችኩንም ፡ ወስዶ ፡ ሸቶ ፡ ቀማሚዎችና ፡ ወጥቤቶች ፡ በበዛዎችም ፡ ያደርጋቸዋል ።
- 14 ፤ ከዕርሻችኩና ፡ ከወይናችኩም ፡ መልካም ፡ መልካሙን ፡ ወስዶ ፡ ለሎሌዎቹ ፡ ይሰጣቸዋል ።
- 15 ፤ ከዘራችኩና ፡ ከወይናችኩም ፡ ዓሥራት ፡ ወስዶ ፡ ለጃን ፡ ደረባዎቹና ፡ ለሎሌዎቹ ፡ ይሰጣቸዋል ።
- 16 ፤ ሎሌዎቻችኩንና ፡ ገረዶቻችኩን ፡ ከከብቶቻችኩና ፡ ከአህያዎቻችኩም ፡ መልካም ፡ መልካሞቹን ፡ ወስዶ ፡ ያሠራቸዋል ።
- 17 ፤ ከበጎቻችኩና ፡ ከፍየሎቻችኩ ፡ ዓሥራት ፡ ይወስዳል ፤ እናንተም ፡ ባሪያዎች ፡ ትኩኑታላችኩ ።
- 18 ፤ በዚያም ፡ ቀን ፡ ለእናንተ ፡ ከመረጣችኩት ፡ ከንጉሣችኩ ፡ የተነሣ ፡ ትጭኻላችኩ ፤ በዚያም ፡ ቀን ፡ እግዚአብሔር ፡ አልሰማችኩም ።
- 19 ፤ ሕዝቡ ፡ ግን ፡ የሳሙኤልን ፡ ነገር ፡ ይሰማ ፡ ዘንድ ፡ እንቢ ፡ አለ ። እንዲህ ፡ አይኹን ፡ ነገር ፡ ግን ፡ ንጉሥ ፡ ይኹንልን ፡
- 20 ፤ እኛም ፡ ደግሞ ፡ እንደ ፡ አሕዛብ ፡ ኹሉ ፡ እንኾናለን ፤ ንጉሣችንም ፡ ይፈርድልናል ፡ በፊታችንም ፡ ወጥቶ ፡ ስለ ፡ እኛ ፡ ይዋጋል ፡ አሉት ።
- 21 ፤ ሳሙኤልም ፡ የሕዝቡን ፡ ቃል ፡ ኹሉ ፡ ሰማ ፡ ለእግዚአብሔርም ፡ ተናገረ ።
- 22 ፤ እግዚአብሔርም ፡ ሳሙኤልን ፡- ቃላቸውን ፡ ሰማ ፡ ንጉሥም ፡ አንግሥላቸው ፡ አለው ። ሳሙኤልም ፡ የእስራኤልን ፡ ሰዎች ፡- እያንዳንዳችኩ ፡ ወደ ፡ ከተማችኩ ፡ ኺዱ ፡ አላቸው ።

_____ መጽሐፈ ፡ ሳሙኤል ፡ ቀዳማዊ ፡ ምዕራፍ ፡ 9 ። _____

ምዕራፍ ፡ 9 ።

1 ፤ ስሙ ፡ ቂስ ፡ የተባለ ፡ አንድ ፡ ብንያማዊ ፡ ሰው ፡ ነበረ ፤ ርሱም ፡ የአቢኤል ፡ ልጅ ፡ የጽሮር ፡ ልጅ ፡ የብኮራት ፡ ልጅ ፡ የብንያማዊው ፡ የአፌቅ¹³⁶ ፡ ልጅ ፡ ጽኑዕ ፡ ኅያል ፡ ሰው ፡ ነበረ ።

2 ፤ ለርሱም ፡ ሳኦል ፡ የሚባል ፡ የተመረጠ ፡ መልካም ፡ ልጅ ፡ ነበረው ፤ ከእስራኤልም ፡ ልጆች ፡ ከርሱ ፡ ይልቅ ፡

136 ዕብ. ፡ አፍያሕ ።

መልካም : የኾነ : ሰው : አልነበረም ፤ ከሕዝቡም : ሹሉ : ይልቅ : ከትከሻውና : ከዚያም : በላይ : ቁመቱ : ዘለግ : ያለ : ነበረ ።

3 ፤ የሳኦልም : አባት : የቂስ : አህያዎች : ጠፍተው : ነበር ፤ ቁስም : ልጁን : ሳኦልን ፡- ከብላቴናዎቹ : አንዱን : ወስደኸ : ተነሣ ፤ አህያዎችንም : ለመሻት : ኹድ : አለው ።

4 ፤ በተራራማው : በኤፍሬም : አገርና : በሻሊሻ : ዐለፉ ፤ አላገኛቸውምም : በሻዕሊም : ምድርም : ዐለፉ ፤ በዚያም : አልነበሩም ፤ በብንያም : ምድርም : ዐለፉ ፤ አላገኛቸውምም ።

5 ፤ ወደጼፍ : ምድር : በመጡ : ጊዜም : ሳኦል : ከርሱ ፡ ጋራ : የነበረውን : ብላቴና ፡- አባቴ : ስለ : አህያዎች : ማሰብ : ትቶ : ስለ : እኛ : እንዳይጨነቅ ፤ ና ፤ እንመለስ : አለው ።

6 ፤ ርሱም ፡- እንሆ ፤ አንድ : የእግዚአብሔር : ሰው : በዚች : ከተማ : አለ ፤ ርሱም : የተከበረ : ሰው : ነው ፤ የሚናገረውም : ሹሉ : በእውነት : ይፈጸማል ፤ አኹን : ወደዚያ : እንኹድ ፤ ምናልባት : የምንኼድበትን : መንገድ : ይነግረናል : አለው ።

7 ፤ ሳኦልም : ብላቴናውን ፡- እንሆ ፤ እንኼዳለን ፤ ነገር : ግን ፤ ለእግዚአብሔር : ሰው : ምን : እናመጣለታለን ፡ እንጀራ : ከከረጢታችን : አልቋልና ፤ እጅ : መንሻም : የለንምና ፤ ለእግዚአብሔር : ሰው : የምናመጣለት : ምን : አለን ፡ አለው ።

8 ፤ ብላቴናው : ደግሞ ፤ ለሳኦል : መልሶ ፡- እንሆ ፤ በእጄ : የሰቅል : ብር : ሩቡ : አለኝ ፤ ርሱንም ፤ መንገዳችንን ፤ እንዲነግረን ፤ ለእግዚአብሔር : ሰው : እሰጣለኹ ፡ አለ ።

9 ፤ ዛሬ ፤ ነቢይ : የሚባለው : ቀድሞ ፤ ባለራእይ : ይባል ፤ ነበርና ፤ አስቀድሞ ፤ በእስራኤል ፤ ዘንድ ፤ ሰው ፤ እግዚአብሔርን ፤ ለመጠየቅ ፤ ሲኹድ ፡- ኑ ፤ ወደ ፤ ባለራእይ ፤ እንኹድ ፤ ይል ፤ ነበር ።

10 ፤ ሳኦልም ፤ ብላቴናውን ፡- የተናገረኸው ፤ ነገር ፤ መልካም ፤ ነው ፤ ና ፤ እንኹድ ፤ አለውና ፤ የእግዚአብሔር ፤ ሰው ፤ ወዳለበት ፤ ከተማ ፤ ኹዱ ።

11 ፤ በከተማዬቱም ፤ ዳገት ፤ በወጡ ፤ ጊዜ ፤ ቈንጥሻሾት ፤ ውሃውን ፤ ሊቀዱ ፤ ሲወጡ ፤ አገኙና ፡- ባለራእይ ፤ በዚህ ፤ አለ ፤ ወይ ፤ አሏቸው ።

12 ፤ እነርሱም ፡- አዎን ፤ እንሆ ፤ በፊታችኹ ፤ ነው ፤ ዛሬ ፤ ወደ ፤ ከተማዬቱ ፤ መጥቷልና ፤ ዛሬም ፤ ሕዝቡ ፤ በከራብታው ፤ ላይ ፤ ባለው ፤ መስገጃ ፤ መሥዋዕት ፤ ማቅረብ ፤ አለባቸውና ፤ ፈጥናችኹ ፤ ውጡ ።

13 ፤ ወደ ፤ ከተማዬቱም ፤ በገባችኹ ፤ ጊዜ ፤ መሥዋዕቱን ፤ ርሱ ፤ የሚባርክ ፤ ስለ ፤ ኾነ ፤ ርሱ ፤ ሳይወጣ ፤ ሕዝቡ ፤ ምንም ፤ አይቀምሱምና ፤ ከዚያም ፤ በኳላ ፤ የተጠሩት ፤ ይበላሉና ፤ ለመብላት ፤ ወደከራብታው ፤ መስገጃ ፤ ሳይወጣ ፤ ታገኙታላችኹ ፤ በዚህም ፤ ጊዜ ፤ ታገኙታላችኹና ፤ አኹን ፤ ውጡ ፤ አሏቸው ።

14 ፤ ወደ ፤ ከተማዬቱም ፤ ወጡ ፤ በከተማዬቱም ፤ ውስጥ ፤ በገቡ ፤ ጊዜ ፤ እንሆ ፤ ሳሙኤል ፤ ወደከራብታው ፤ መስገጃ ፤ ለመውጣት ፤ ወደ ፤ እነርሱ ፤ መጣ ።

15 ፤ ገናም ፤ ሳኦል ፤ ሳይመጣ ፤ ካንድ ፤ ቀን ፤ በፊት ፤ እግዚአብሔር ፤ ሳሙኤልን ፤ እንዲህ ፤ ብሎ ፤ ገልጦለት ፤ ነበር ።

16 ፤ ነገ ፤ በዚች ፤ ሰዓት ፤ ከብንያም ፤ አገር ፤ አንድ ፤ ሰው ፤ እስድልኻለኹ ፤ ልቅሷቸው ፤ ወደ ፤ እኔ ፤ የደረሰ ፤ ሕዝቤን ፤ ተመልክቻለኹና ፤ ለሕዝቤ ፤ ለእስራኤል ፤ አለቃ ፤ ይኾን ፤ ዘንድ ፤ ትቀባዋለኽ ፤ ከፍልስጥኤማውያንም ፤ እጅ ፤ ሕዝቤን ፤ ያድናል ።

17 ፤ ሳሙኤልም ፤ ሳኦልን ፤ ባየ ፤ ጊዜ ፤ እግዚአብሔር ፡- ያ ፤ የነገርኹኽ ፤ ሰው ፤ እንሆ ፤ ርሱም ፤ በሕዝቤ ፤ ላይ ፤ ይሠለጥናል ፤ አለው ።

18 ፤ ሳኦልም ፤ በበሩ ፤ ወደ ፤ ሳሙኤል ፤ ቀርቦ ፡- የባለራእዩ ፤ ቤት ፤ ወዴት ፤ እንደ ፤ ኾነ ፤ እባክኽ ፤ ንገረኝ ፤ አለው ።

19 ፤ ሳሙኤልም ፤ መልሶ ፤ ሳኦልን ፡- ባለራእዩ ፤ እኔ ፤ ነኝ ፤ ዛሬም ፤ ከእኔ ፤ ጋራ ፤ ትበላላችኹና ፤ በፊቴ ፤ ወደከራብታው ፤ መስገጃ ፤ ውጡ ፤ ነገም ፤ አሰናብትኻለኹ ፤ በልብኸም ፤ ያለውን ፤ ሹሉ ፤ እነግርኻለኹ ፤

20 ፤ ከሦስት ፡ ቀንም ፡ በፊት ፡ የጠፉ ፡ አሀያዎችኝ ፡ ተገኝተዋልና ፡ ልብኝን ፡ አትጣልባቸው ። የእስራኤል ፡ ምኞት ፡ ለማን ፡ ነው ። ለአንተና ፡ ለአባትኝ ፡ ቤት ፡ አይደለምን ። አለው ።

21 ፤ ሳኦልም ፡ መልሶ ፡- እኔ ፡ ከእስራኤል ፡ ነገዶች ፡ ከሚያንስ ፡ ወገን ፡ የኾንኩ ፡ ብንያማዊ ፡ አይደለኹምን ። ወገኔስ ፡ ከብንያም ፡ ነገድ ፡ ወገኖች ፡ ኹሉ ፡ የሚያንስ ፡ አይደለምን ። እንዲህስ ፡ ያለውን ፡ ነገር ፡ ለምን ፡ ነገርኸኝ ። አለው ።

22 ፤ ሳሙኤልም ፡ ሳኦልንና ፡ ብላቴናውን ፡ ወስዶ ፡ ወደ ፡ አዳራሽ ፡ አገባቸው ፡ በመርፈቂያውም ፡ ራስ ፡ አስቀመጣቸው ፤ የተጠሩትም ፡ ሠላሳ ፡ ሰዎች ፡ ያኸል ፡ ነበሩ ።

23 ፤ ሳሙኤልም ፡ ወጥቤቱን ፡- ባንተ ፡ ዘንድ ፡ አነረው ፡ ብዬ ፡ የሰጠኩኸን ፡ ዕድል ፡ ፈንታ ፡ አምጣ ፡ አለው ።

24 ፤ ወጥቤቱም ፡ ጭኑንና ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ የነበረውን ፡ አምጥቶ ፡ በሳኦል ፡ ፊት ፡ አኖረው ። ሳሙኤልም ፡- ሕዝቡን ፡ ከጠራኩ ፡ ገምሮ ፡ እስከተወሰነው ፡ ጊዜ ፡ ድረስ ፡ ለአንተ ፡ ተጠብቋልና ፡ እንሆ ፡ የተቀመጠልኸን ፡ በፊትኝ ፡ አነረኸ ፡ ብላው ፡ አለ ። በዚያም ፡ ቀን ፡ ሳኦል ፡ ከሳሙኤል ፡ ጋራ ፡ በላ ።

25 ፤ ከከራረብታውም ፡ መስገጃ ፡ ወደ ፡ ከተማዬቱ ፡ ወረዱ ፤ ሳሙኤልም ፡ ለሳኦል ፡ በሰገነቱ ፡ ላይ ፡ መኝታ ፡ አዘጋጀለት ፡ ርሱም ፡ ተኛ ።

26 ፤ ማልዶም ፡ ተነሡ ፤ በነጋም ፡ ጊዜ ፡ ሳሙኤል ፡ ሳኦልን ፡ ከሰገነቱ ፡ ላይ ፡ ጠርቶ ፡- ተነሣና ፡ ላሰናብትኸ ፡ አለው ። ሳኦልም ፡ ተነሣ ፡ ርሱና ፡ ሳሙኤልም ፡ ኹለቱ ፡ ወደ ፡ ሜዳ ፡ ወጡ ።

27 ፤ እነርሱም ፡ በከተማዬቱ ፡ ዳር ፡ ሲወርዱ ፡ ሳሙኤል ፡ ሳኦልን ፡- ብላቴናውን ፡ ወደ ፡ ፊታችን ፡ እንዲያልፍ ፡ እዘዘው ፤ አንተ ፡ ግን ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ቃል ፡ አሰማኸ ፡ ዘንድ ፡ በዚህ ፡ ቁም ፡ አለው ። ብላቴናውም ፡ ዐለፈ ።

_____ መጽሐፈ ፡ ሳሙኤል ፡ ቀዳማዊ ፡ ምዕራፍ ፡ 10 ። _____

ምዕራፍ ፡ 10 ።

1 ፤ ሳሙኤልም ፡ የዘይቱን ፡ ብርሌ ፡ ወስዶ ፡ በራሱ ፡ ላይ ፡ አፈሰሰው ፡ ሳመውም ፡ እንዲህም ፡ አለው ፡- በርስቱ ፡ ላይ ፡ አለቃ ፡ ትኸን ፡ ዘንድ ፡ እግዚአብሔር ፡ ቀብቶኻል ፤ የእግዚአብሔርንም ፡ ሕዝብ ፡ ትገዛለኸ ፡ በዙሪያውም ፡ ካሉ ፡ ጠላቶቻቸው ፡ እጅ ፡ ታድናቸዋለኸ ።

2 ፤ ዛሬ ፡ ከእኔ ፡ በተለየኸ ፡ ጊዜ ፡ በብንያም ፡ ዳርቻ ፡ በጾልጸሀ ፡ አገር ፡ ባለው ፡ በራሔል ፡ መቃብር ፡ አጠገብ ፡ ኹለት ፡ ሰዎች ፡ ታገኛለኸ ፤ እነርሱም ፡- ልትሻቸው ፡ ኹደኸ ፡ የነበርኸላቸው ፡ አሀያዎች ፡ ተገኝተዋል ፤ እንሆም ፡ አባትኸ ፡ ስለ ፡ አሀያዎች ፡ ማሰብ ፡ ትቶ ፡- የልጄን ፡ ነገር ፡ እንዴት ፡ አደርጋለኸ ፡ እያለ ፡ ስለ ፡ እናንተ ፡ ይጨነቃል ፡ ይሉኻል ።

3 ፤ ከዚያም ፡ ደግሞ ፡ ወደ ፡ ፊት ፡ ትኹዳለኸ ፤ ወደ ፡ ታቦር ፡ ወደ ፡ ትልቁ ፡ ዛፍ ፡ ትደርሳለኸ ፤ በዚያም ፡ ሦስት ፡ ሰዎች ፡ አንዱ ፡ ሦስት ፡ ሰዎች ፡ አንዱ ፡ ሦስት ፡ የፍየል ፡ ጠቦቶች ፡ ኹለተኛው ፡ ሦስት ፡ ዳቦ ፡ ሦስተኛውም ፡ የወይን ፡ ጠጅ ፡ አቀማዳ ፡ ይዘው ፡ ወደ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወደ ፡ ቤቴል ፡ ሲወጡ ፡ ያገኙኻል ፤

4 ፤ ሰላምታም ፡ ይሰጡኻል ፡ ኹለትም ፡ ዳቦ ፡ ይሰጡኻል ፡ ከእጃቸውም ፡ ትቀበላለኸ ።

5 ፤ ከዚያም ፡ በኋላ ፡ የፍልስጥኤማውያን ፡ ጭፍራ ፡ ወዳለበት ፡ ወደእግዚአብሔር ፡ ከራረብታ ፡ ትመጣለኸ ፤ ወደዚያም ፡ ወደ ፡ ከተማዬቱ ፡ በደረሰኸ ፡ ጊዜ ፡ በገናና ፡ ከበሮ ፡ እንቢልታና ፡ መሰንቆ ፡ ይዘው ፡ ትንቢት ፡ እየተናገሩ ፡ ከከራረብታው ፡ መስገጃ ፡ የሚወርዱ ፡ የነቢያት ፡ ጉባኤ ፡ ያገኙኻል ።

6 ፤ የእግዚአብሔርም ፡ መንፈስ ፡ በኃይል ፡ ይወርድብኻል ፡ ከነርሱም ፡ ጋራ ፡ ትንቢት ፡ ትናገራለኸ ፡ እንደ ፡ ሌላ ፡ ሰውም ፡ ኾነኸ ፡ ትለወጣለኸ ።

7 ፤ እነዚህም ፡ ምልክቶች ፡ በደረሱኸ ፡ ጊዜ ፡ እግዚአብሔር ፡ ከአንተ ፡ ጋራ ፡ ነውና ፡ እጅኸ ፡ የምታገኘውን ፡ ኹሉ ፡ አድርግ ።

8 ፤ በፊቴም ፡ ወደ ፡ ገልገላ ፡ ትወርዳለኸ ፤ እኔም ፡ እንሆ ፡ የሚቃጠለውን ፡ መሥዋዕት ፡ አቀርብ ፡ ዘንድ ፡ የደኅንነትም ፡ መሥዋዕት ፡ እሠዋ ፡ ዘንድ ፡ ወዳንተ ፡ እወርዳለኸ ፤ እኔ ፡ ወዳንተ ፡ እስክመጣና ፡ የምታደርገውን ፡ እስክነግርኸ ፡ ድረስ ፡ ሰባት ፡ ቀን ፡ ትቈያለኸ ።

9 ፤ ከሳሙኤልም : ዘንድ : ለመኼድ : ፊቱን : በመለሰ : ጊዜ : እግዚአብሔር : ሌላ : ልብ : ለወጠለት ፤ በዚያም : ቀን : እነዚህ : ምልክቶች : ኹሉ : ደረሱለት ።

10 ፤ ወደዚያም : ከራሳቸው : በደረሰ : ጊዜ ፣ እንሆ ፣ የነቢያት : ጉባኤ : አገኙት ፤ የእግዚአብሔርም : መንፈስ : በኅይወት : ወረደበት ፣ በመካከላቸውም : ትንቢት : ተናገረ ።

11 ፤ ቀድሞም : የሚያውቁት : ኹሉ : ከነቢያት : ጋራ : ትንቢት : ሲናገር : ባዩት : ጊዜ : ሕዝቡ : ርስ : በርሳቸው ። የቀስን : ልጅ : ያገኘው : ምንድር : ነው ። በእውነት : ሳኦል : ከነቢያት : ወገን : ነውን ። ተባባሉ ።

12 ፤ ከዚያም : ስፍራ : ያለ : አንድ : ሰው :- አባታቸውስ : ማን : ነው ። ብሎ : መለሰ ። ስለዚህም :- ሳኦል : ደግሞ : ከነቢያት : ወገን : ነውን ። የሚል : ምሳሌ : ኾነ ።

13 ፤ ትንቢት : መናገሩንም : በፈጸመ : ጊዜ : ወደከራራቸው : መስገጃ : መጣ ።

14 ፤ አጎቱም : ሳኦልንና : ብላቴናውን ፣ ወዴት : ኹዳችኹ : ኖሯል ። አላቸው ። ርሱም :- አህያዎችን : ልንሻ : ኹደን : ነበር ፤ ባጣናቸውም : ጊዜ : ወደ : ሳሙኤል : መጣን : አለ ።

15 ፤ የሳኦልም : አጎት :- ሳሙኤል : የነገረኸን ፣ እባክክ ፣ ንገረኝ : አለው ።

16 ፤ ሳኦልም : አጎቱን :- አህያዎች : እንደ : ተገኙ : ገለጠልን : አለው ፤ ነገር : ግን ፣ ሳሙኤል : የነገረውን : የመንግሥትን : ነገር : አላወራለትም ።

17 ፤ ሳሙኤልም : ሕዝቡን : ወደ : እግዚአብሔር : ወደ : ምጽጳ : ጠራ ።

18 ፤ የእስራኤልንም : ልጆች :- የእስራኤል : አምላክ : እግዚአብሔር : እንዲህ : ይላል :- እስራኤልን : ከግብጽ : አወጣኹ ፣ ከግብጻውያንም : እጅ : ከሚያስጨንቁችኹም : ነገሥታት : ኹሉ : እጅ : አዳንኳችኹ ።

19 ፤ ዛሬ : ግን : ከመከራችኹና : ከጭንቃችኹ : ኹሉ : ያዳናችኹን : አምላካችኹን : ንቃችኹ ። እንዲህ : አይኹን ፣ ነገር : ግን ፣ ንጉሥ : አታንግሥልን : አላችኹት ። አኹንም : በየነገዳችኹና : በየወገናችኹ : ወደ : እግዚአብሔር : ፊት : ቅረቡ : አላቸው ።

20 ፤ ሳሙኤልም : የእስራኤልን : ነገዶች : ኹሉ : አቀረበ ፣ ዕጣውም : በብንድም : ነገድ : ላይ : ወደቀ ።

21 ፤ የብንድምንም : ነገድ : በየወገናቸው : አቀረበ ፣ ዕጣውም : በማጥሪ : ወገን : ላይ : ወደቀ ። የማጥሪንም : ወገን : በየሰዉ : አቀረበ ፣ ዕጣውም : በቀስ : ልጅ : በሳኦል : ላይ : ወደቀ ፤ ፈለጉትም ፣ አላገኙትምም ።

22 ፤ ከእግዚአብሔርም :- ገና : ወደዚህ : የሚመጣ : ሰው : አለን ። ብለው : ደግሞ : ጠየቁት ፤ እግዚአብሔርም :- እንሆ ፣ በዕቃ : መካከል : ተሸሽጓል : ብሎ : መለሰ ።

23 ፤ እነርሱም : ሮጠው : ከዚያ : አመጡት ፤ ርሱም : በሕዝቡ : መካከል : ቆመ ፣ ከሕዝቡም : ኹሉ : ይልቅ : ከትከሻው : ወደ : ላይ : ከፍ : ያለ : ቁመተ : ረዥም : ነበረ ።

24 ፤ ሳሙኤልም : ለሕዝቡ : ኹሉ :- ከሕዝቡ : ኹሉ : ርሱን : የሚመስል : እንደሌለ : እግዚአብሔር : የመረጠውን : ታያላችኹን ። አላቸው ፤ ሕዝቡም : ኹሉ :- ንጉሥ : ሕያው : ይኹን : እያሉ : እልልታ : አደረጉ ።

25 ፤ ሳሙኤልም : የመንግሥቱን : ወግ : ነገረ ፣ በመጽሐፍም : ጻፈው : በእግዚአብሔርም : ፊት : አኖረው ። ሳሙኤልም : ሕዝቡን : ኹሉ : ወደ : እየቤታቸው : አሰናብታቸው ።

26 ፤ ሳኦልም : ወደ : ቤቱ : ወደ : ጊብዓ : ኹደ ፤ እግዚአብሔር : ልባቸውን : የነካ : ኅያላንም : ከርሱ : ጋራ : ኹዱ ።

27 ፤ ምናምንቴዎች : ሰዎች : ግን :- ይህ : ሰው : እንዴት : ያድነናል ። ብለው : ናቁት ፣ እጅ : መንሻም : አላመጡለትም ።

_____ መጽሐፈ : ሳሙኤል : ቀዳማዊ ፣ ምዕራፍ : 11 ። _____

ምዕራፍ : 11 ።

1 ፤ እንዲህም : ኾነ ፤ ካንድ : ወር : በኳላ : አምናዊው : ናይስ : ወጣ ፣ በኢያቤስ : ገለጻውም : ሰፈረ ፤ የኢያቤስም :

ሰዎች ፡ ሹሉ ፡- ቃል ፡ ኪዳን ፡ አድርግልን ፡ እኛም ፡ እንገዛልኻለን ፡ አሉት ።

2 ፤ አሞናዊውም ፡ ናዖስ ፡- ቀኝ ፡ ዐይናችኹን ፡ ሹሉ ፡ በማውጣት ፡ ቃል ፡ ኪዳን ፡ አደርግላችኋለኹ ፤ በእስራኤልም ፡ ሹሉ ፡ ላይ ፡ ስድብ ፡ አደርጋለኹ ፡ አላቸው ።

3 ፤ የኢያቤስም ፡ ሽማግሌዎች ፡- ወደእስራኤል ፡ አገር ፡ ሹሉ ፡ መልክተኛዎችን ፡ እንድንልክ ፡ ሰባት ፡ ቀን ፡ ቈይልን ፤ ከዚያም ፡ በኋላ ፡ የሚያደኑን ፡ ባይኖር ፡ ወዳንተ ፡ እንመጣለን ፡ አሉት ።

4 ፤ መልክተኛዎቹም ፡ ሳኦል ፡ ወዳለበት ፡ ወደ ፡ ጊብዓ ፡ መጥተው ፡ ይህን ፡ ነገር ፡ በሕዝቡ ፡ ገሮ ፡ ተናገሩ ፤ ሕዝቡም ፡ ሹሉ ፡ ድምፃቸውን ፡ ከፍ ፡ አድርገው ፡ አለቀሱ ።

5 ፤ እንሆም ፡ ሳኦል ፡ በሬዎቹን ፡ ተከትሎ ፡ ከዕርሻው ፡ መጣ ፤ ሳኦልም ፡- ሕዝቡ ፡ የሚያለቅስ ፡ ምን ፡ ኾኖ ፡ ነው ፡ አለ ። የኢያቤስም ፡ ሰዎች ፡ ነገር ፡ ነገሩት ።

6 ፤ ይህንም ፡ ነገር ፡ በሰማው ፡ ጊዜ ፡ በሳኦል ፡ ላይ ፡ የእግዚአብሔር ፡ መንፈስ ፡ በኅይል ፡ ወረደ ፡ ቀጣውም ፡ እጅግ ፡ ነደደ ።

7 ፤ ጥምዳንም ፡ በሬዎች ፡ ወስዶ ፡ ቈራረጣቸው ፡ ወደእስራኤልም ፡ ዳርቻ ፡ ሹሉ ፡ በመልክተኛዎቹ ፡ እጅ ፡ ሰደደና ፡- ሳኦልንና ፡ ሳሙኤልን ፡ ተከትሎ ፡ የማይወጣ ፡ ሹሉ ፡ በበሬዎቹ ፡ እንዲሁ ፡ ይደረግ ፡ አለ ። ድንጋጤም ፡ በሕዝቡ ፡ ላይ ፡ ከእግዚአብሔር ፡ ዘንድ ፡ ወደቀ ፡ እንደ ፡ አንድ ፡ ሰውም ፡ ኾነው ፡ ወጡ ።

8 ፤ በቤዜቅም ፡ ቈጠራቸው ፤ የእስራኤልም ፡ ልጆች ፡ ሦስት ፡ መቶ ፡ ሺሕ ፡ የይሁዳም ፡ ሰዎች ፡ ሠላላ ፡ ሺሕ ፡ ነበሩ ።

9 ፤ የመጡትንም ፡ መልክተኛዎች ፡- የኢያቤስ ፡ ገለፃድን ፡ ሰዎች ፡- ነገ ፡ ፀሐይ ፡ በተከሰ ፡ ጊዜ ፡ ማዳን ፡ ይኾንላችኋል ፡ በሏቸው ፡ አሏቸው ። መልክተኛዎችም ፡ መጥተው ፡ ለኢያቤስ ፡ ሰዎች ፡ ነገሩ ፤ ደስም ፡ አላቸው ።

10 ፤ የኢያቤስም ፡ ሰዎች ፡- ነገ ፡ እንወጣላችኋለን ፡ ደስ ፡ የሚያሠኛችኹንም ፡ አድርጉብን ፡ አሉ ።

11 ፤ በነጋውም ፡ ሳኦል ፡ ሕዝቡን ፡ በሦስት ፡ ወገን ፡ አደረጋቸው ፤ ወገግም ፡ ባለ ፡ ጊዜ ፡ ወደሰፈሩ ፡ መካከል ፡ ገቡ ፡ ቀትርም ፡ እስኪኾን ፡ ድረስ ፡ አሞናውያንን ፡ መቱ ፤ የቀሩትም ፡ ተበተኑ ፡ ኹለትም ፡ ባንድ ፡ ላይ ፡ ኾነው ፡ አልቀሩላቸውም ።

12 ፤ ሕዝቡም ፡ ሳሙኤልን ፡- ሳኦል ፡ አይንገሥብን ፡ ያሉ ፡ እንማናቸው ፡ አውጧቸውና ፡ እንግደላቸው ፡ አሉት ።

13 ፤ ሳኦልም ፡- ዛሬ ፡ እግዚአብሔር ፡ ለእስራኤል ፡ ማዳን ፡ አድርጓልና ፡ ዛሬ ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ አይሞትም ፡ አለ ።

14 ፤ ሳሙኤልም ፡ ሕዝቡን ፡- ኑ ፡ ወደ ፡ ገልገላ ፡ እንኹድ ፡ በዚያም ፡ መንግሥቱን ፡ እናድስ ፡ አላቸው ።

15 ፤ ሕዝቡም ፡ ሹሉ ፡ ወደ ፡ ገልገላ ፡ ኼዱ ፡ በዚያም ፡ ሳኦልን ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ በገልገላ ፡ አነገሡት ፤ በዚያም ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ የደጎንነት ፡ መሥዋዕት ፡ አቀረቡ ፤ በዚያም ፡ ሳኦልና ፡ የእስራኤል ፡ ሰዎች ፡ ሹሉ ፡ ታላቅ ፡ ደስታ ፡ አደረጉ ።

_____ መጽሐፈ ፡ ሳሙኤል ፡ ቀዳማዊ ፡ ምዕራፍ ፡ 12 ። _____

ምዕራፍ ፡ 12 ።

1 ፤ ሳሙኤልም ፡ እስራኤልን ፡ ሹሉ ፡ አለ ፡- የነገራችኹኝን ፡ ሹሉ ፡ ሰምቼ ፡ አንግሼላችኋለኹ ።

2 ፤ አኹንም ፡ እንሆ ፡ ንጉሡ ፡ በፊታችኹ ፡ ይኼዳል ፤ እኔም ፡ አርጅቻለኹ ፡ ሸምግያለኹም ፤ እንሆም ፡ ልጆቼ ፡ ከእናንተ ፡ ጋራ ፡ ናቸው ፤ እኔም ፡ ከሕፃንነቴ ፡ ገሮሬ ፡ እስከ ፡ ዛሬ ፡ ድረስ ፡ በፊታችኹ ፡ ኼድኹ ።

3 ፤ እንሆኝ ፤ በእግዚአብሔርና ፡ ርሱ ፡ በቀባው ፡ ፊት ፡ መስክሩብኝ ፤ የማንን ፡ በሬ ፡ ወሰድኹ ፡ የማንን ፡ አህያ ፡ ወሰድኹ ፡ ማንን ፡ ሸነገልኹ ፡ በማንን ፡ ላይ ፡ ግፍ ፡ አደረግኹ ፡ ዐይኖቼን ፡ ለማላወር ፡ ከማን ፡ ጋራ ፡ እጅ ፡ ጉቦ ፡ ተቀበልኹ ፡ እኔም ፡ እመልስላችኋለኹ ።

4 ፤ እነርሱም ፡- አልሸነገልኸንም ፡ ግፍም ፡ አላደረግኸብንም ፡ ከሰውም ፡ እጅ ፡ ምንም ፡ አልወሰድኸንም ፡ አሉ ።

5 ፤ ርሱም ፡- በእጄ ፡ ምንም ፡ እንዳላገኛችኹ ፡ እግዚአብሔርና ፡ ርሱ ፡ የቀባው ፡ ዛሬ ፡ በእናንተ ፡ ላይ ፡ ምስክሮች ፡

ናቸው : አላቸው ፤ እነርሱም :- ምስክር : ነው : አሉ ::

6 ፤ ሳሙኤልም : ሕዝቡን : አለ :- ሙሴንና : አርንን : ያላቀ ፥ አባቶቻችንም : ከግብጽ : ምድር : ያወጣ : እግዚአብሔር : ነው ::

7 ፤ አኹንም : እግዚአብሔር : ለእናንተና : ለአባቶቻችሁ : ስላደረገው : ጽድቅ : ኸሉ : በእግዚአብሔር : ፊት : እሟገታችሁ : ዘንድ : በዚህ : ቁሙ ::

8 ፤ ያዕቆብና : ልጆቹ : ወደ : ግብጽ : በገቡ : ጊዜ : ግብጻውያን : አስጨነቋቸው ፤ አባቶቻችንም : ወደ : እግዚአብሔር : ጮኹ ፥ እግዚአብሔርም : ሙሴንና : አርንን : ላከ ፥ አባቶቻችንም : ከግብጽ : አውጥተው : በዚህ : ቦታ : አኖሯቸው ::

9 ፤ አምላካቸውንም : እግዚአብሔርን : ረሱ ፥ ለአሰር : ሰራዊትም : አለቃ : ለሢሣራ : እጅ ፥ ለፍልስጥኤማውያንም : እጅ ፥ ለሞዕብም : ንጉሥ : እጅ ፥ አሳልፎ : ሰጣቸው ፥ ከነርሱም : ጋራ : ተዋጉ ::

10 ፤ እነርሱም :- እግዚአብሔርን : ትተን : በዓለምንና : በስታሮትን : በማምለካችን : በድለናል ፤ አኹንም : ከጠላቶቻችን : እጅ : አድነን ፥ እናመልክኻለን : ብለው : ወደ : እግዚአብሔር : ጮኹ ::

11 ፤ እግዚአብሔርም : ይሩበአልም ፥ ባርቅንም ፥ ዮፍታታንም ፥ ሳሙኤልንም ፥ ላከ ፥ በዙሪያችሁም : ካሉት : ከጠላቶቻችሁ : እጅ : አዳናችሁ ፤ ተዘልላችሁም : ተቀመጣችሁ ::

12 ፤ የዐሞንም : ልጆች : ንጉሥ : ናዖስ : እንደ : መጣባችሁ : ባያችሁ : ጊዜ ፥ አምላካችሁ : እግዚአብሔር : ንጉሣችሁ : ሳለ ፤ እንዲህ : አይኹን ፥ ነገር : ግን ፥ ንጉሥ : ይንገሥልን : አላችሁኝ ::

13 ፤ አኹንም : የመረጣችሁትንና : የፈለጋችሁትን : ንጉሥ : እዩ ፤ እንሆም ፥ እግዚአብሔር : ንጉሥ : አደረገላችሁ ::

14 ፤ እግዚአብሔርን : ብትፈሩ : ብታመልኩትም ፥ ቃሉንም : ብትሰሙ ፥ በእግዚአብሔርም : ትአዛዝ : ላይ : ባታምፁ ፥ እናንተና : በእናንተ : ላይ : የነገሠው : ንጉሥ : አምላካችሁን : እግዚአብሔርን : ብትከተሉ ፥ መልካም : ይኾንላችኋል ::

15 ፤ ነገር : ግን ፥ የእግዚአብሔርን : ቃል : ባትሰሙ ፥ በእግዚአብሔርም : ትአዛዝ : ላይ : ብታምፁ ፥ በእናንተና : በንጉሣችሁ : ላይ : የእግዚአብሔር : እጅ : ትኾናለች ::

16 ፤ አኹንም : ቁሙ ፥ እግዚአብሔርም : በዐይናችሁ : ፊት : ወደሚያደርገው : ወደዚህ : ታላቅ : ነገር : ተመልከቱ ::

17 ፤ የሰንዴ : መከር : ዛሬ : አይደለምን ። ወደ : እግዚአብሔር : እጮኻለኹ ፥ ርሱም : ነገውድድና : ዝናብ : ይልካል ፤ እናንተም : ንጉሥ : በመለመናችሁ : በእግዚአብሔር : ፊት : ያደረጋችሁት : ክፋት : ታላቅ : እንደ : ኾነ : ታውቃላችሁ : ታያላችሁም ::

18 ፤ ሳሙኤልም : ወደ : እግዚአብሔር : ጮኸ ፥ እግዚአብሔርም : በዚያን : ቀን : ነገውድድና : ዝናብ : ላከ ፤ ሕዝቡም : ኸሉ ፥ እግዚአብሔርንና : ሳሙኤልን : እጅግ : ፈሯቸው ::

19 ፤ ሕዝቡም : ኸሉ ፥ ሳሙኤልን :- ንጉሥ : በመለመናችን : በኅጢአታችን : ኸሉ ፥ ላይ : ይህን : ክፋት : ጨምረናልና ፥ እንዳንሞት : ስለ : ባሪያዎችክ : ወደ : አምላክክ : ወደ : እግዚአብሔር : ጸልይ : አሉት ::

20 ፤ ሳሙኤልም : ሕዝቡን : አለ :- አትፍሩ ፤ በእውነት : ይህን : ክፋት : ኸሉ ፥ አደረጋችሁ ፤ ነገር : ግን ፥ እግዚአብሔርን : በፍጹም : ልባችሁ : አምልኩት ፥ እንጂ ፥ እግዚአብሔርን : ከመከተል : ፈቀቅ : አትበሉ ::

21 ፤ ምናምንቴ : ነውና ፥ የማይረባንና : የማያድን : ከንቱን : ነገር : ለመከተል : ፈቀቅ : አትበሉ ::

22 ፤ እግዚአብሔር : ለርሱ : ሕዝብ : ያደርጋችሁ : ዘንድ : ወዲልና ፥ እግዚአብሔር : ስለ : ታላቅ : ስሙ : ሕዝቡን : አይተውም ::

23 ፤ ደግሞ : መልካሙንና : ቅኑን : መንገድ : አስተምራችኋለኹ ፥ እንጂ ፥ ስለ : እናንተ : መጸለይን : በመተው : እግዚአብሔርን ፥ እበድል : ዘንድ : ይህ : ከእኔ : ይራቅ ::

24 ፤ ብቻ ፥ እግዚአብሔርን ፥ ፍሩ ፥ ያደረገላችሁንም ፥ ታላቅ ፥ ነገር ፥ አይታችኋልና ፥ በፍጹም ፥ ልባችሁ ፥ በእውነት ፥

አምልኮት ።

25 ፤ ነገር ፡ ግን ፥ ክፉ ፡ ብትሠሩ ፡ እናንተም ፡ ንጉሣችኹም ፡ ትጠፋላችኹ ።

_____ መጽሐፈ ፡ ሳሙኤል ፡ ቀዳማዊ ፡ ምዕራፍ ፡ 13 ። _____

ምዕራፍ ፡ 13 ።

1 ፤ ሳኦልም ፡ በእስራኤል ፡ ላይ ፡ ኹለት ፡ ዓመት ፡ ከነገሠ ፡ በኋላ ፡

2 ፤ ሳኦል ፡ ሦስት ፡ ሺሕ ፡ ሰዎች ፡ ከእስራኤል ፡ መረጠ ፤ ኹለቱም ፡ ሺሕ ፡ በማክማስና ፡ በቤቴል ፡ ተራራ ፡ ከሳኦል ፡ ጋራ ፡ ነበሩ ፡ አንዱም ፡ ሺሕ ፡ በብንደም ፡ ጊብዓ ፡ ከዮናታን ፡ ጋራ ፡ ነበሩ ፤ የቀረውንም ፡ ሕዝብ ፡ እያንዳንዱ ፡ ወደ ፊንታኑ ፡ አሰናበተ ።

3 ፤ ዮናታንም ፡ በናሲብ ፡ ውስጥ ፡ የነበረውን ፡ የፍልስጥኤማውያንን ፡ ጭፍራ ፡ መታ ፡ ፍልስጥኤማውያንም ፡ ያን ፡ ሰሙ ፤ ሳኦልም ፡- ዕብራውያን ፡ ይሰሙ ፡ ብሎ ፡ በአገሩ ፡ ኹሉ ፡ ቀንደ ፡ መለከት ፡ ነፋ ።

4 ፤ እስራኤልም ፡ ኹሉ ፡ ሳኦል ፡ የፍልስጥኤማውያንን ፡ ጭፍራ ፡ እንደ ፡ መታ ፡ ደግሞም ፡ እስራኤል ፡ በፍልስጥኤማውያን ፡ ዘንድ ፡ እንደ ፡ ተጸየፉ ፡ ሰሙ ፤ ሕዝቡም ፡ ሳኦልን ፡ ለመከተል ፡ ወደ ፡ ገልገላ ፡ ተሰበሰቡ ።

5 ፤ ፍልስጥኤማውያንም ፡ ከእስራኤል ፡ ጋራ ፡ ለመዋጋት ፡ ተሰበሰቡ ፤ ሠላሳ ፡ ሺሕ ፡ ሠረገላዎች ፡ ስድስትም ፡ ሺሕ ፡ ፈረሰኛዎች ፡ በባሕርም ፡ ዳር ፡ እንዳለ ፡ አሸዋ ፡ ብዙ ፡ ሕዝብ ፡ ነበሩ ፤ ወጥተውም ፡ ከቤትአዌን ፡ በምሥራቅ ፡ በኩል ፡ በማክማስ ፡ ሰፈሩ ።

6 ፤ ሕዝቡም ፡ ተጨንቀው ፡ ነበርና ፡ የእስራኤል ፡ ሰዎች ፡ በጭንቀት ፡ እንዳሉ ፡ ባዩ ፡ ጊዜ ፡ ሕዝቡ ፡ በዋሻና ፡ በሾኽ ፡ ቀጥቋጦ ፡ በገደልና ፡ በግንብ ፡ በጉድጓድም ፡ ውስጥ ፡ ተሸሽጉ ።

7 ፤ ከዕብራውያንም ፡ ዮርዳኖስን ፡ ተሻግረው ፡ ወደ ፡ ጋድና ፡ ወደገለዓድ ፡ ምድር ፡ ኹዱ ፤ ሳኦል ፡ ግን ፡ ገና ፡ በገልገላ ፡ ነበረ ፡ ሕዝቡም ፡ ኹሉ ፡ ተንቀጥቅጠው ፡ ተከተሉት ።

8 ፤ ሳኦልም ፡ ሳሙኤል ፡ እንደ ፡ ቀጠረው ፡ ጊዜ ፡ ሰባት ፡ ቀን ፡ ቈዩ ፤ ሳሙኤል ፡ ግን ፡ ወደ ፡ ገልገላ ፡ አልመጣም ፡ ሕዝቡም ፡ ከርሱ ፡ ተለይተው ፡ ተበታተኑ ።

9 ፤ ሳኦልም ፡- የሚቃጠል ፡ መሥዋዕትና ፡ የደኅንነት ፡ መሥዋዕት ፡ አምጡልኝ ፡ አለ ። የሚቃጠለውንም ፡ መሥዋዕት ፡ አሳረገ ።

10 ፤ የሚቃጠለውንም ፡ መሥዋዕት ፡ ማሳረግ ፡ በፈጸመ ፡ ጊዜ ፡ እንሆ ፡ ሳሙኤል ፡ መጣ ፤ ሳኦልም ፡ እንዲመርቀው ፡ ሊገናኘው ፡ ወጣ ።

11 ፤ ሳሙኤልም ፡- ያደረግኸው ፡ ምንድር ፡ ነው ። አለ ። ሳኦልም ፡- ሕዝቡ ፡ ከእኔ ፡ ተለይተው ፡ እንደ ፡ ተበታተኑ ፡ አንተም ፡ በቀጠሮው ፡ እንዳልመጣኸ ፡ ፍልስጥኤማውያንም ፡ ወደ ፡ ማክማስ ፡ እንደ ፡ ተሰበሰቡ ፡ አየኸ ፤

12 ፤ ስለዚህ ፡- ፍልስጥኤማውያን ፡ አኹን ፡ ወደ ፡ ገልገላ ፡ ይወርዱብኛል ፡ እኔም ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ሞገስ ፡ አልለመንኸም ፡ አልኹ ፤ ስለዚህም ፡ ሳልታገሥ ፡ የሚቃጠልን ፡ መሥዋዕት ፡ አሳረግኸኑ ፡ አለ ።

13 ፤ ሳሙኤልም ፡ ሳኦልን ፡- አላበጀኸም ፤ አምላክኸ ፡ እግዚአብሔር ፡ ያዘዘኸን ፡ ትእዛዝ ፡ አልጠበቅኸም ፤ ዛሬ ፡ እግዚአብሔር ፡ መንግሥትኸን ፡ በእስራኤል ፡ ላይ ፡ ለዘለዓለም ፡ አጽንቶልኸ ፡ ነበረ ።

14 ፤ አኹንም ፡ መንግሥትኸ ፡ አይጸናም ፤ እግዚአብሔር ፡ እንደ ፡ ልቡ ፡ የኾነ ፡ ሰው ፡ መርጧል ፤ እግዚአብሔርም ፡ ያዘዘኸን ፡ አልጠበቅኸምና ፡ እግዚአብሔር ፡ በሕዝቡ ፡ ላይ ፡ አለቃ ፡ ይኾን ፡ ዘንድ ፡ አዞታል ፡ አለው ።

15 ፤ ሳሙኤልም ፡ ከገልገላ ፡ ተነሥቶ ፡ መንገዱን ፡ ኹደ ፤ የቀሩትም ፡ ሕዝብ ፡ ሳኦልን ፡ ተከተለው ፡ ሰፈሩኛዎቹን ፡ ሊገናኙ ፡ ኹዱ ። ከገልገላም ፡ ተነሥተው ፡ ወደ ፡ ብንደም ፡ ጊብዓ ፡ መጡ ፤ ሳኦልም ፡ ከርሱ ፡ ጋራ ፡ የነበሩትን ፡ ሕዝብ ፡ ቈጠረ ፡ ስድስት ፡ መቶም ፡ የሚያኽሉ ፡ ሰዎች ፡ ነበሩ ።

16 ፤ ሳኦልና ፡ ልጁ ፡ ዮናታንም ፡ ከነርሱም ፡ ጋራ ፡ የነበሩ ፡ ሕዝብ ፡ በብንደም ፡ ጊብዓ ፡ ተቀመጡ ፤ ፍልስጥኤማውያንም ፡ በማክማስ ፡ ሰፈሩ ።

17 ፤ ክፍልስጥኤማውያንም : ሰፈር : ማራኪዎች : በሦስት : ክፍል : ኾነው : ወጡ ፤ አንዱም : ክፍል : በጾፍራ : መንገድ : ወደሦጋል : ምድር : ኼደ ።

18 ፤ ኹለተኛው : ክፍል : ወደቤት : ሐሮን : መንገድ : ዞረ ፤ ሦስተኛውም : ክፍል : በበረሃው : አጠገብ : ባለው : ወደሰቦይም : ሸለቆ : በሚመለከተው : በዳርቻ : መንገድ : ዞረ ።

19 ፤ ፍልስጥኤማውያንም :- ዕብራውያን : ሰይፍና : ጦር : እንዳይሠሩ : ብለው : ነበርና ፤ በእስራኤል : ምድር : ኹሉ : ብረተ : ሠሪ : አልተገኘም ።

20 ፤ እስራኤልም : ኹሉ : የማረሻውን : ጫፍና : ማጭዳን : መጥረቢያውንና : መቄፈሪያውን : ይስል : ዘንድ : ወደ : ፍልስጥኤማውያን : ይወርድ : ነበር ።

21 ፤ ለማረሻው : ጫፍና : ለመቄፈሪያው : ዋጋው : የሰቅል : ከ፫ : እጅ : ፪ቱ : እጅ : ነበረ ። መጥረቢያውንም : ለማሳል : መውገያውንም : ለማበጀት : ዋጋው : የሰቅል : ከ 3 ፤ እጅ : ፩ዱ : እጅ : ነበረ ።

22 ፤ ስለዚህም : በሰልፍ : ቀን : ሰይፍና : ጦር : ከሳኦልና : ከዮናታን : ጋራ : በነበሩ : ሕዝብ : ኹሉ : እጅ : አልተገኘም ፤ ብቻ : በሳኦልና : በልጁ : በዮናታን : ዘንድ : ተገኘ ። የፍልስጥኤማውያንም : ጭፍራ : ወደማክማስ : መተላለፊያ : ወጡ ።

_____ መጽሐፈ : ሳሙኤል : ቀዳማዊ ፤ ምዕራፍ : 14 ። _____

ምዕራፍ : 14 ።

1 ፤ አንድ : ቀንም : እንዲህ : ኾነ ፤ የሳኦል : ልጅ : ዮናታን : ጋሻ : ገግግሬውን :- ና ፤ በዚያ : በኩል : ወዳለው : ወደፍልስጥኤማውያን : ጭፍራ : እንለፍ : አለው ፤ ለአባቱም : አልነገረውም ።

2 ፤ ሳኦልም : በመጌዶን : ባለው : በሮማኑ : ዛፍ : በታች : በጊብዓ : ዳርቻ : ተቀምጦ : ነበረ ፤ ከርሱም : ጋራ : የነበረው : ሕዝብ : ስድስት : መቶ : የሚያክል : ሰው : ነበረ ።

3 ፤ የኢካቦድ : ወንድም : የአኪጦብ¹³⁷ : ልጅ : የፊንሐስ : ልጅ : የዔሊ : ልጅ : በሴሎ : ለእግዚአብሔር : ካህን : የኾነ : ኤፍድም : የለበሰ : አኪያ : ዑብሮ : ነበር ፤ ሕዝቡ : ዮናታን : እንደ : ኼደ : አላወቁም ።

4 ፤ ዮናታንም : ወደፍልስጥኤማውያን : ጭፍራ : ሊሻገርበት : በወደደው : መተላለፊያ : መካከል : በወዲህ : አንድ : ሾጣጣ : በወዲህ : አንድ : ሾጣጣ : ድንጋዮች : ነበሩ ፤ የአንዱም : ስም : ቦጼጽ : የኹለተኛውም : ስም : ሴኔ : ነበረ ።

5 ፤ አንዱም : ሾጣጣ : በማክማስ : አንጻር : በሰሜን : በኩል ፤ ኹለተኛውም : በጊብዓ : አንጻር : በደቡብ : በኩል : የቆሙ : ነበሩ ።

6 ፤ ዮናታንም : ጋሻ : ገግግሬውን :- ና ፤ ወደ : እነዚህ : ቄላፋን : ጭፍራ : እንለፍ ፤ በብዙ : ወይም : በጥቂት : ማዳን : እግዚአብሔርን : አያስቸግረውምና : ምናልባት : እግዚአብሔር : ይሠራልን : ይኾናል : አለው ።

7 ፤ ጋሻ : ገግግሬውም :- ልብኸ : ያሠኘኸን : ኹሉ : አድርግ ፤ እንሆ ፤ ከአንተ : ጋራ : ነኝ ፤ እንደ : አንተ : ልብ : ኹሉ : የእኔም : ልብ : እንዲሁ : ነው : አለው ።

8 ፤ ዮናታንም : አለ :- እንሆ ፤ ወደ : ሰዎቹ : እናልፋለን : እንገለጥላቸውማለን ፤

9 ፤ እነርሱም :- ወደ : እናንተ : እስክንመጣ : ድረስ : ቁዩ : ቢሉን : በስፍራችን : እንቆማለን ፤ ወደ : እነርሱም : አንወጣም ።

10 ፤ ነገር : ግን :- ወደ : እኛ : ውጡ : ቢሉን : እግዚአብሔር : በእጃችን : አሳልፎ : ሰጥቷቸዋልና ፤ እንወጣለን ፤ ምልክታችንም : ይህ : ይኾናል ።

11 ፤ ኹለታቸውም : ለፍልስጥኤማውያን : ጭፍራ : ተገለጡ ፤ ፍልስጥኤማውያንም :- እንሆ ፤ ዕብራውያን : ከተሸሽጉበት : ጉድጓድ : ይወጣሉ : አሉ ።

12 ፤ የጭፍራው : ሰዎችም : ዮናታንንና : ጋሻ : ገግግሬውን :- ወደ : እኛ : ውጡ ፤ አንድ : ነገርም : እናሳያችኋለን ።

137 ዕብ. ፡ አኒጦብ : (አኅወ : ጦቢያ ፡ የመልካም ፡ የበጎ ፡ ወንድም) ።

- አሉ ። ዮናታንም ፡ ጋሻ ፡ ገግግሬውን ፡- እግዚአብሔር ፡ በእስራኤል ፡ እጅ ፡ አሳልፎ ፡ ሰጥቷቸዋልና ፡ ተከተለኝ ፡ አለው ።
- 13 ፤ ዮናታንም ፡ በእጁና ፡ በእግሩ ፡ ወጣ ፥ ጋሻ ፡ ገግግሬውም ፡ ተከተለው ፤ ፍልስጥኤማውያንም ፡ በዮናታን ፡ እጅ ፡ ወደቁ ፥ ጋሻ ፡ ገግግሬውም ፡ ተከትሎ ፡ ገደላቸው ።
- 14 ፤ የዮናታንና ፡ የጋሻ ፡ ገግግሬውም ፡ የመገዠመሪያ ፡ ግዳያቸው ፡ ባንድ ፡ ትልም ፡ ዕርሻ ፡ መካከል ፡ ካያ ፡ ያኸል ፡ ሰው ፡ ነበረ ።
- 15 ፤ በሰፈሩም ፡ በዕርሻውና ፡ በሕዝቡም ፡ ሹሉ ፡ መካከል ፡ ሽብር ፡ ነበረ ፤ በሰፈሩ ፡ የተቀመጡና ፡ ለምርኮ ፡ የወጡት ፡ ተሸቦሩ ፤ ምድራቱም ፡ ተናወጠች ፤ ከእግዚአብሔርም ፡ ዘንድ ፡ ታላቅ ፡ ሽብር ፡ ኾነ ።
- 16 ፤ በብንያም ፡ ጊብዓ ፡ ያሉ ፡ የሳኦል ፡ ዘበኛዎችም ፡ ተመለከቱ ፤ እንሆም ፡ ሰራዊቱ ፡ ወዲህና ፡ ወዲያ ፡ እየተራወጡ ፡ ተበታተኑ ።
- 17 ፤ ሳኦልም ፡ ከርሱ ፡ ጋራ ፡ የነበሩትን ፡ ሕዝብ ። እስኪ ፡ ተቋጠሩ ፥ ከእኛ ፡ ዘንድ ፡ የኼደ ፡ ማን ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ ተመልከቱ ፡ አላቸው ። በተቋጠሩም ፡ ጊዜ ፥ እንሆ ፥ ዮናታንና ፡ ጋሻ ፡ ገግግሬው ፡ በዚያ ፡ አልነበሩም ።
- 18 ፤ በዚያም ፡ ቀን ፡ አኪያ ፡ በእስራኤል ፡ ልጆች ፡ ፊት ፡ ኤፍድ ፡ ለብሶ ፡ ነበርና ፥ ሳኦል ፡- ኤፍድን ፡ አምጣ ፡ አለው ።
- 19 ፤ ሳኦል ፡ ከካህኑ ፡ ጋራ ፡ ሲነጋገር ፡ በፍልስጥኤማውያን ፡ ሰፈር ፡ ግርግርታ ፡ እየበዛና ፡ እየጠነከረ ፡ ኼደ ፤ ሳኦልም ፡ ካህኑን ፡- እጅኸን ፡ መልስ ፡ አለው ።
- 20 ፤ ሳኦልና ፡ ከርሱም ፡ ጋራ ፡ የነበሩት ፡ ሕዝብ ፡ ሹሉ ፡ ተሰብስበው ፡ ወደ ፡ ውጊያው ፡ መጡ ፤ እንሆም ፥ የያንዳንዱ ፡ ሰው ፡ ሰይፍ ፡ በባልንጀራው ፡ ላይ ፡ ነበረ ፥ እጅግም ፡ ታላቅ ፡ ድንጋጤ ፡ ኾነ ።
- 21 ፤ ቀድሞ ፡ ከፍልስጥኤማውያን ፡ ጋራ ፡ የነበሩት ፡ ከነርሱም ፡ ጋራ ፡ ከሰፈሩ ፡ ዙሪያ ፡ የወጡት ፡ ዕብራውያን ፡ ደግሞ ፡ ከሳኦልና ፡ ከዮናታን ፡ ጋራ ፡ ወደነበሩት ፡ እስራኤላውያን ፡ ለመኾን ፡ ዞሩ ።
- 22 ፤ ከእስራኤልም ፡ ሰዎች ፡ በተራራማው ፡ በኤፍሬም ፡ አገር ፡ የተሸሸጉት ፡ ሹሉ ፡ ፍልስጥኤማውያን ፡ እንደ ፡ ከብለሉ ፡ በሰሙ ፡ ጊዜ ፡ እነርሱ ፡ ደግሞ ፡ ሊዋጋቸው ፡ ተከትለው ፡ ገሠገሡ ።
- 23 ፤ እግዚአብሔርም ፡ በዚያ ፡ ቀን ፡ እስራኤልን ፡ አዳነ ፤ ውጊያውም ፡ በቤትአዌን ፡ በኩል ፡ ዐለፈ ። ከሳኦልም ፡ ጋራ ፡ የነበሩ ፡ ሕዝብ ፡ ሹሉ ፡ ዐሥር ፡ ሺሕ ፡ የሚያክሉ ፡ ሰዎች ፡ ነበሩ ፤ ውጊያውም ፡ በተራራማው ፡ በኤፍሬም ፡ አገር ፡ ሹሉ ፡ ተበታተኑ ፡ ነበር ።
- 24 ፤ የእስራኤልም ፡ ሰዎች ፡ በዚያ ፡ ቀን ፡ ተጨነቁ ፤ ሳኦል ። ጠላቶቹን ፡ እስክበቀል ፡ እስከ ፡ ማታ ፡ ድረስ ፡ መብል ፡ የሚበላ ፡ ሰው ፡ ርጉም ፡ ይኹን ፡ ብሎ ፡ ሕዝቡን ፡ አምሏቸው ፡ ነበርና ። ሕዝቡም ፡ ሹሉ ፡ መብል ፡ አልቀመሱም ።
- 25 ፤ ሕዝቡም ፡ ሹሉ ፡ ወደ ፡ ዱር ፡ ገባ ፤ ማርም ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ ነበረ ።
- 26 ፤ ሕዝቡም ፡ ወደ ፡ ዱር ፡ በገባ ፡ ጊዜ ፥ እንሆ ፥ የሚፈስ ፡ ማር ፡ ነበረ ፤ ሕዝቡ ፡ መሐላውን ፡ ፈርቶ ፡ ነበርና ፥ ማንም ፡ እጁን ፡ ወደ ፡ አፉ ፡ አላደረገም ።
- 27 ፤ ዮናታን ፡ ግን ፡ አባቱ ፡ ሕዝቡን ፡ ባማለ ፡ ጊዜ ፡ አልሰማም ፡ ነበር ፤ ርሱም ፡ በእጁ ፡ ያለችውን ፡ በትር ፡ ጫፏን ፡ ወደ ፡ ወለላው ፡ ነከረ ፥ እጁንም ፡ ወደ ፡ አፉ ፡ አደረገ ፤ ዐይኑም ፡ በራ ።
- 28 ፤ ከሕዝቡም ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ መልሶ ፡- አባትኸ ። ዛሬ ፡ መብል ፡ የሚበላ ፡ ሰው ፡ ርጉም ፡ ይኹን ፡ ብሎ ፡ ሕዝቡን ፡ መሐላ ፡ አምሏቸዋል ፡ አለው ፤ ሕዝቡም ፡ ደከሙ ።
- 29 ፤ ዮናታንም ፡- አባቴ ፡ ምድራቱን ፡ አስቸገረ ፤ ከዚህ ፡ ማር ፡ ጥቂት ፡ ብቀምስ ፡ ዐይኔ ፡ እንደ ፡ በራ ፡ እዩ ።
- 30 ፤ ይልቅስ ፡ ሕዝቡ ፡ ካገኙት ፡ ከጠላቶቻቸው ፡ ምርኮ ፡ በልተው ፡ ቢኾኑ ፡ የፍልስጥኤማውያን ፡ መመታት ፡ ይበልጥ ፡ አልነበረምን ። አለ ።
- 31 ፤ በዚያም ፡ ቀን ፡ ፍልስጥኤማውያንን ፡ ከማክማስ ፡ እስከ ፡ ኤሎን ፡ ድረስ ፡ መታቸው ፤ ሕዝቡም ፡ እጅግ ፡ ደከሙ ።
- 32 ፤ ሕዝቡም ፡ ለምርኮ ፡ ሣሡ ፤ በጎችን ፡ በሬዎችንም ፡ ጥጃዎችንም ፡ ወስደው ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ ዐረዱ ፤ ሕዝቡም ፡ ከደሙ ፡ ጋራ ፡ በሉ ።

- 33 ፤ ለሳኦልም :- እንሆ ፣ ሕዝቡ ፣ ከደሙ ፣ ጋራ ፣ በሙብላታቸው ፣ እግዚአብሔርን ፣ በደሉ ፣ ብለው ፣ ነገሩት ። ሳኦልም :- እጅግ ፣ ተላለፋችኹ ፤ አኹንም ፣ ትልቅ ፣ ድንጋይ ፣ አንከባላችኹ ፣ አቅርቡልኝ ፣ አላቸው ።
- 34 ፤ ሳኦልም :- በሕዝቡ ፣ መካከል ፣ እየዞራችኹ ። እያንዳንዱ ፣ ሰው ፣ በሬውንና ፣ በጉን ፣ ወደ ፣ እኔ ፣ ያቅርብ ፣ በዚህም ፣ ዕረዱና ፣ ብሉ ፤ ከደሙም ፣ ጋራ ፣ በሙብላታችኹ ፣ እግዚአብሔርን ፣ አትበድሉ ፣ በሏቸው ፣ አለው ። እያንዳንዱም ፣ ሰው ፣ ሹሉ ፣ በእጁ ፣ ያለውን ፣ በሬውን ፣ በዚያች ፣ ሌሊት ፣ አቀረበ ፣ በዚያም ፣ ዐረደው ።
- 35 ፤ ሳኦልም ፣ ለእግዚአብሔር ፣ መሠዊያን ፣ ሠራ ፤ ይኸውም ፣ ለእግዚአብሔር ፣ የሠራው ፣ መዝገመሪያ ፣ መሠዊያ ፣ ነው ።
- 36 ፤ ሳኦልም :- ፍልስጥኤማውያንን ፣ በሌሊት ፣ ተከትለን ፣ እስኪነጋ ፣ ድረስ ፣ እንበዝብዛቸው ፤ አንድ ፣ ሰው ፣ እንኳ ፣ አናስቀርላቸው ፣ አለ ። እነርሱም :- ደስ ፣ የሚያሠኝኸን ፣ ሹሉ ፣ አድርግ ፣ አሉት ። ካህኑም :- ወደ ፣ እግዚአብሔር ፣ እንቅረብ ፣ አለ ።
- 37 ፤ ሳኦልም :- ፍልስጥኤማውያንን ፣ ልከተልን ። በእስራኤልስ ፣ እጅ ፣ አሳልፈኸ ፣ ትሰጣቸዋለኸን ። ብሎ ፣ እግዚአብሔርን ፣ ጠየቀው ። በዚያ ፣ ቀን ፣ ግን ፣ አልመለሰለትም ።
- 38 ፤ ሳኦልም :- እናንተ ፣ የሕዝቡ ፣ አለቃዎች ፣ ሹሉ ፣ ወደዚህ ፣ ቅረብ ፤ ዛሬ ፣ ይህ ፣ ኅጢአት ፣ በምን ፣ እንደ ፣ ኾነ ፣ ዕውቁ ፣ ተመልከቱም ፤
- 39 ፤ እስራኤልን ፣ የሚያድን ፣ ሕያው ፣ እግዚአብሔርን! ኅጢአቱ ፣ በልጄ ፣ በዮናታን ፣ ቢኾን ፣ ፈጽሞ ፣ ይሞታል ፣ አለ ። ከሕዝቡም ፣ ሹሉ ፣ አንድ ፣ የመለሰለት ፣ ሰው ፣ አልነበረም ።
- 40 ፤ እስራኤልንም ፣ ሹሉ :- እናንተ ፣ ባንድ ፣ ወገን ፣ ኹኑ ፣ እኔና ፣ ልጄ ፣ ዮናታንም ፣ በሌላ ፣ ወገን ፣ እንኾናለን ፣ አለ ። ሕዝቡም ፣ ሳኦልን ፣ ደስ ፣ የሚያሠኝኸን ፣ አድርግ ፣ አሉት ።
- 41 ፤ ሳኦልም ፣ የእስራኤልን ፣ አምላክ ፣ እግዚአብሔርን :- እውነትን ፣ ግለጥ ፣ አለው ። ሳኦልና ፣ ዮናታንም ፣ ተያዙ ፤ ሕዝቡም ፣ ነጻ ፣ ኾነ ።
- 42 ፤ ሳኦልም :- በእኔና ፣ በልጄ ፣ በዮናታን ፣ መካከል ፣ ዕጣ ፣ ጣሉ ፣ አለ ። ዮናታንም ፣ ተያዘ ።
- 43 ፤ ሳኦልም ፣ ዮናታንን :- ያደረግኸውን ፣ ንገረኝ ፣ አለው ፤ ዮናታንም :- በእጄ ፣ ባለው ፣ በበትሬ ፣ ጫፍ ፣ ጥቂት ፣ ማር ፣ በርግጥ ፣ ቀምሻለኹ ፤ እንሆኝ ፣ እሞታለኹ ፣ ብሎ ፣ ነገረው ።
- 44 ፤ ሳኦልም :- እግዚአብሔር ፣ እንዲህ ፣ ያድርግብኝ ፣ እንዲህም ፣ ይጨምርብኝ ፤ ዮናታን ፣ ሆይ ፣ ፈጽመኸ ፣ ትሞታለኸ ፣ አለ ።
- 45 ፤ ሕዝቡም ፣ ሳኦልን :- በእውኑ ፣ በእስራኤል ፣ ዘንድ ፣ ታላቅ ፣ መድኃኒት ፣ ያደረገ ፣ ዮናታን ፣ ይሞታልን ። ይህ ፣ አይኹን ፤ ዛሬ ፣ ከእግዚአብሔር ፣ ጋራ ፣ አድርጓልና ፣ ሕያው ፣ እግዚአብሔርን! ከራሱ ፣ ጠጉር ፣ አንዲት ፣ በምድር ፣ ላይ ፣ አትወድቅም ፣ አሉት ። ሕዝቡም ፣ እንዳይሞት ፣ ዮናታንን ፣ አዳነው ።
- 46 ፤ ሳኦልም ፣ ፍልስጥኤማውያንን ፣ ከመከተል ፣ ተመለሰ ፤ ፍልስጥኤማውያንም ፣ ወደ ፣ ስፍራቸው ፣ ሹዱ ።
- 47 ፤ ሳኦልም ፣ መንግሥቱን ፣ በእስራኤል ፣ ላይ ፣ አጸና ፤ በዙሪያውም ፣ ካሉት ፣ ከጠላቶቹ ፣ ሹሉ ፣ ጋራ ፣ ከሞቀውም ፣ ከዐሞንም ፣ ልጆች ፣ ከኤዶምያስም ፣ ከሱባም ፣ ነገሥታት ፣ ከፍልስጥኤማውያንም ፣ ጋራ ፣ ይዋጋ ፣ ነበር ፤ በየኼደበትም ፣ ሹሉ ፣ ድል ፣ ይነሣ ፣ ነበር ።
- 48 ፤ ርሱም ፣ ዝግና ፣ ነበረ ፣ በማሌቃውያንንም ፣ መታ ፣ እስራኤልንም ፣ ከዘራፊዎቹ ፣ እጅ ፣ አዳነ ።
- 49 ፤ የሳኦልም ፣ ወንዶች ፣ ልጆች ፣ ዮናታን ፣ የሱዊ ፣ ሜልኪሳ ፣ ነበሩ ፤ የኹለቱም ፣ ሴቶች ፣ ልጆቹ ፣ ስም ፣ ይህ ፣ ነበረ ፤ የታላቁቱ ፣ ስም ፣ ሜሮብ ፣ የታናሺቱም ፣ ስም ፣ ሜልኮል ፣ ነበረ ።
- 50 ፤ የሳኦልም ፣ ሚስት ፣ ስም ፣ የአኪማዐስ¹³⁸ ፣ ልጅ ፣ አኪናሖም¹³⁹ ፣ ነበረ ፤ የሱራዊቱም ፣ አለቃ ፣ ስም ፣ የሳኦል ፣ አጎት ፣ የኔር ፣ ልጅ ፣ አበኔር ፣ ነበረ ።

138 ዕብ. ፣ አኒይማጽ ፣ (እኅወ ፣ መዓት ፣ የመዓት ፣ የቀጣ ፣ ወንድም) ።
 139 ዕብ. ፣ አኒኖም ፣ (በጎ ፣ ወንድም) ።

51 ፤ የሳኦልም ፡ አባት ፡ ቁስ ፡ ነበረ ፤ የአበኔርም ፡ አባት ፡ ኔር ፡ የአቢኤል ፡ ልጅ ፡ ነበረ ።

52 ፤ በሳኦልም ፡ ዕድሜ ፡ ሹሉ ፡ ከፍልስጥኤማውያን ፡ ጋራ ፡ ጸኑ ፡ ውጊያ ፡ ነበረ ፤ ሳኦልም ፡ ጸኑ ፡ ወይም ፡ ጎያል ፡ ሰው ፡ ባዩ ፡ ጊዜ ፡ ወደ ፡ ርሱ ፡ ይሰበሰብ ፡ ነበር ።

_____ መጽሐፈ ፡ ሳሙኤል ፡ ቀዳማዊ ፡ ምዕራፍ ፡ 15 ። _____

ምዕራፍ ፡ 15 ።

1 ፤ ሳሙኤልም ፡ ሳኦልን ፡ አለው ፡— በሕዝቡ ፡ በእስራኤል ፡ ላይ ፡ ንጉሥ ፡ እንድትኾን ፡ እቀባኝ ፡ ዘንድ ፡ እግዚአብሔር ፡ ላከኝ ፡ አኹንም ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ድምፅ ፡ ሰማ ።

2 ፤ የሰራዊት ፡ ጌታ ፡ እግዚአብሔር ፡ እንዲህ ፡ ይላል ፡— እስራኤል ፡ ከግብጽ ፡ በወጣ ፡ ጊዜ ፡ ዐማሌቅ ፡ በመንገድ ፡ እየተቃወመ ፡ ያደረገበትን ፡ እበቀላለኹ ።

3 ፤ አኹንም ፡ ኹደኝ ፡ ዐማሌቅን ፡ ምታ ፡ ያላቸውንም ፡ ሹሉ ፡ ፈጽመኝ ፡ አጥፋ ፡ አትማራቸውም ፤ ወንድንና ፡ ሴቱን ፡ ብላቴናውንና ፡ ሕፃኑን ፡ በሬውንና ፡ በጉን ፡ ግመሉንና ፡ አህያውን ፡ ግደል ።

4 ፤ ሳኦልም ፡ ሕዝቡን ፡ ጠርቶ ፡ በገልገላ ፡ ቈጠራቸው ፤ ኹለት ፡ መቶ ፡ ሺሕ ፡ እግረኛዎች ፡ ከይሁዳም ፡ ዐሥር ፡ ሺሕ ፡ ሰዎች ፡ ነበሩ ።

5 ፤ ሳኦልም ፡ ወደዐማሌቅ ፡ ከተማ ፡ ወጣ ፡ በሸለቆውም ፡ ውስጥ ፡ ተደበቀ ።

6 ፤ ሳኦል ፡ ቄናውያንን ፡— ተነሥታችኹ ፡ ኹዱ ፤ ከግብጽ ፡ በወጡ ፡ ጊዜ ፡ ለእስራኤል ፡ ልጆች ፡ ቸርነት ፡ አድርጋችኋልና ፡ ከዐማሌቅ ፡ ጋራ ፡ እንዳላጠፋችኹ ፡ ከመካከላቸው ፡ ውረዱ ፡ አላቸው ፤ ቄናውያንም ፡ ከዐማሌቃውያን ፡ መካከል ፡ ኹዱ ።

7 ፤ ሳኦልም ፡ ዐማሌቃውያንን ፡ ከኤውላጥ ፡ ዠምሮ ፡ በግብጽ ፡ ፊት ፡ እስካለቸው ፡ እስከ ፡ ሱር ፡ ድረስ ፡ መታቸው ።

8 ፤ የዐማሌቅንም ፡ ንጉሥ ፡ አጋግን ፡ በሕይወቱ ፡ ማረከው ፡ ሕዝቡንም ፡ ሹሉ ፡ በሰይፍ ፡ ስለት ፡ ፈጽሞ ፡ አጠፋቸው ።

9 ፤ ነገር ፡ ግን ፡ ሳኦልና ፡ ሕዝቡ ፡ ለአጋግ ፡ ለተመረጡትም ፡ በጎችና ፡ በሬዎች ፡ ለሰቡትም ፡ ጥጃዎችና ፡ ጠቦቶች ፡ ለመልካሞቹም ፡ ሹሉ ፡ ራሩላቸው ፡ ፈጽሞ ፡ ሊያጠፏቸውም ፡ አልወደዱም ፤ ነገር ፡ ግን ፡ ምናምንቱንና ፡ የተናቀውን ፡ ሹሉ ፡ ፈጽመው ፡ አጠፉት ።

10 ፤ 11 ፤ የእግዚአብሔርም ፡ ቃል ። ሳኦል ፡ እኔ ፡ ከመከተል ፡ ተመልሷልና ፡ ትእዛዜንም ፡ አልፈጸመምና ፡ ስላነገሥኹት ፡ ተጸጸትኹ ፡ ብሎ ፡ ወደ ፡ ሳሙኤል ፡ መጣ ። ሳሙኤልም ፡ ተቈጣ ፤ ሌሊቱንም ፡ ሹሉ ፡ ወደ ፡ እግዚአብሔር ፡ ጮኸ ።

12 ፤ ሳሙኤልም ፡ በነጋው ፡ ሳኦልን ፡ ለመገናኘት ፡ ማለደ ። ሳኦልም ፡ ወደ ፡ ቀርሜሎስ ፡ መጣ ፤ እንሆም ፡ የመታሰቢያ ፡ ዐምድ ፡ ባቆመ ፡ ጊዜ ፡ ዞሮ ፡ ዐለፈ ፡ ወደ ፡ ገልገላም ፡ ወረደ ፡ የሚል ፡ ወሬ ፡ ለሳሙኤል ፡ ደረሰለት ።

13 ፤ ሳሙኤልም ፡ ወደ ፡ ሳኦል ፡ መጣ ፤ ሳኦልም ፡— አንተ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ የተባረክክ ፡ ኹን ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ትእዛዝ ፡ ፈጽሜያለኹ ፡ አለው ።

14 ፤ ሳሙኤልም ፡— ይህ ፡ በገሮዬ ፡ የምሰማው ፡ የበጎች ፡ ጨካኝነትና ፡ የበሬዎች ፡ ግሣት ፡ ምንድር ፡ ነው ፡ አለ ።

15 ፤ ሳኦልም ፡— ሕዝቡ ፡ ለአምላክክ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ይሠወዱቸው ፡ ዘንድ ፡ መልካሞቹን ፡ በጎችና ፡ በሬዎች ፡ አድነዋቸዋልና ፡ ከዐማሌቃውያን ፡ አምጥተዋቸዋል ፤ የቀሩትንም ፡ ፈጽመን ፡ አጠፋን ፡ አለው ።

16 ፤ ሳሙኤልም ፡ ሳኦልን ፡— ቄይ ፡ እግዚአብሔር ፡ ዛሬ ፡ ሌሊት ፡ የነገረኝን ፡ ልንገርክ ፡ አለው ፤ ርሱም ፡— ተናገር ፡ አለው ።

17 ፤ ሳሙኤልም ፡ አለ ፡— በዐይኝክ ፡ ምንም ፡ ታናሽ ፡ ብትኾን ፡ ለእስራኤል ፡ ነገዶች ፡ አለቃ ፡ አልኾንክምን ፡ እግዚአብሔርም ፡ በእስራኤል ፡ ላይ ፡ ንጉሥ ፡ ትኾን ፡ ዘንድ ፡ ቀባኝ ።

18 ፤ እግዚአብሔርም ፡— ኹደኝ ፡ ጎጠአተኛዎቹን ፡ ዐማሌቃውያንን ፡ ፈጽመኝ ፡ አጥፋቸው ፡ እስኪጠፉም ፡ ድረስ ፡

ውጋቸው : ብሎ : በመንገድ : ላከኝ ::

19 ፤ ለምርኮ : ሳስተኝ : ለምን : የእግዚአብሔርን : ቃል : አልሰማኸም ፡ ለምንስ : በእግዚአብሔር : ፊት : ክፉ : አደረግኸኝ ፡፡

20 ፤ ሳኦልም : ሳሙኤልን ፡- የእግዚአብሔርን : ቃል : ሰምቻለኸኝ ፡ እግዚአብሔርም : በላከኝ : መንገድ : ኸጃለኸኝ ፤ የዐማሌቅን : ንጉሥ : አጋግን : አምጥቻለኸኝ ፡ ዐማሌቃውያንንም : ፈጽሜ : አጥፍቻለኸኝ ፡፡

21 ፤ ሕዝቡ : ግን ፡ ለአምላክኸኝ ፣ ለእግዚአብሔር : በገልገላ : ይሠወ : ዘንድ ፡ ከዕርሙ : የተመረጡትን : በጎቸንና : በሬዎችን : ከምርኮው : ወሰዱ ፡ አለው ፡፡

22 ፤ ሳሙኤልም ፡- በእውኑ : የእግዚአብሔርን : ቃል : በመስማት : ደስ : እንደሚለው : እግዚአብሔር : በሚቃጠልና : በሚታረድ : መሥዋዕት : ደስ : ይለዋልን ፡፡ እንሆ ፡ መታዘዝ : ከመሥዋዕት ፡ ማዳመጥም : የአውራ : በግ : ስብ : ከማቅረብ : ይበልጣል ፡፡

23 ፤ ዐመፀኝነት : እንደ : ሚርተኛ ፡ ጎጢአት ፡ እልከኝነትም ፡ ጣዖትንና ፡ ተራፊምን ፡ እንደ ፡ ማምለክ ፡ ነው ፤ የእግዚአብሔርን : ቃል ፡ ንቀኻልና ፡ እግዚአብሔር ፡ ንጉሥ ፡ እንዳትኾን ፡ ናቀኸኝ ፡ አለ ፡፡

24 ፤ ሳኦልም : ሳሙኤልን ፡- ሕዝቡን ፡ ስለ ፡ ፈራኸኝ ፡ ቃላቸውንም ፡ ስለ ፡ ሰማኸኝ ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ትእዛዝና ፡ የአንተን ፡ ቃል ፡ በመተላለፍ ፡ በድኃለኸኝ ፡፡

25 ፤ አኸንም ፡ እባክኸኝ ፡ ጎጢአቴን ፡ ይቅር ፡ በለኝ ፡ ለእግዚአብሔርም ፡ እሰግድ ፡ ዘንድ ፡ ከእኔ ፡ ጋራ ፡ ተመለስ ፡ አለው ፡፡

26 ፤ ሳሙኤልም ፡ ሳኦልን ፡- የእግዚአብሔርን ፡ ቃል ፡ ንቀኻልና ፡ እግዚአብሔርም ፡ በእስራኤል ፡ ላይ ፡ ንጉሥ ፡ እንዳትኾን ፡ ንቆኻልና ፡ ከአንተ ፡ ጋራ ፡ አልመለስም ፡ አለው ፡፡

27 ፤ ሳሙኤልም ፡ ሊኼድ ፡ ዘወር ፡ ባለ ፡ ጊዜ ፡ ሳኦል ፡ የልብሱን ፡ ጫፍ ፡ ያዘ ፡ ተቀደደም ፡፡

28 ፤ ሳሙኤልም ፡- እግዚአብሔር ፡ የእስራኤልን ፡ መንግሥት ፡ ዛሬ ፡ ከአንተ ፡ ቀደዳት ፡ ከአንተም ፡ ለሚሻል ፡ ለጎረቤትኸኝ ፡ አሳልፎ ፡ ሰጣት ፤

29 ፤ የእስራኤል ፡ ጎይል ፡ እንደ ፡ ሰው ፡ የሚጸጸት ፡ አይደለምና ፡ አይዋሽም ፡ አይጸጸትምም ፡ አለው ፡፡

30 ፤ ርሱም ፡- በድኃለኸኝ ፤ አኸን ፡ ግን ፡ በሕዝቤ ፡ ሽማግሌዎች ፡ ፊትና ፡ በእስራኤል ፡ ፊት ፡ እባክኸኝ ፡ አክብረኝ ፤ ለአምላክኸኝም ፡ ለእግዚአብሔር ፡ እሰግድ ፡ ዘንድ ፡ ከእኔ ፡ ጋራ ፡ ተመለስ ፡ አለው ፡፡

31 ፤ ሳሙኤልም ፡ ከሳኦል ፡ በኋላ ፡ ተመለስ ፤ ሳኦልም ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ሰገደ ፡፡

32 ፤ ሳሙኤልም ፡- የዐማሌቅን ፡ ንጉሥ ፡ አጋግን ፡ አምጡልኝ ፡ አለ ፡፡ አጋግም ፡ እየተንቀጠቀጠ ፡ ወደ ፡ ርሱ ፡ መጣ ፡፡ አጋግም ፡- በእውኑ ፡ ሞት ፡ እንደዚህ ፡ መራራ ፡ ነውን ፡ አለ ፡፡

33 ፤ ሳሙኤልም ፡- ሰይፍኸኝ ፡ ሴቶችን ፡ ልጆች ፡ አልባ ፡ እንዳደረገቻቸው ፡ እንዲሁ ፡ እናትኸኝ ፡ በሴቶች ፡ መካከል ፡ ልጅ ፡ አልባ ፡ ትኸናለች ፡ አለ ፤ ሳሙኤልም ፡ አጋግን ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ በገልገላ ፡ ቈራረጠው ፡፡

34 ፤ ሳሙኤልም ፡ ወደ ፡ አርማቴም ፡ ኼደ ፤

35 ፤ ሳኦልም ፡ ወደ ፡ ቤቱ ፡ ወደ ፡ ጊብዓ ፡ ወጣ ፡፡ ሳሙኤልም ፡ እስከ ፡ ሞተበት ፡ ቀን ፡ ድረስ ፡ ሳኦልን ፡ ለማየት ፡ ዳግመኛ ፡ አልኸደም ፡ ሳሙኤልም ፡ ለሳኦል ፡ አለቀስ ፤ እግዚአብሔርም ፡ በእስራኤል ፡ ላይ ፡ ሳኦልን ፡ ስላነገሠ ፡ ተጸጸተ ፡፡

_____ መጽሐፈ ፡ ሳሙኤል ፡ ቀዳማዊ ፡ ምዕራፍ ፡ 16 ፡ _____

ምዕራፍ ፡ 16 ፡፡

1 ፤ እግዚአብሔርም ፡ ሳሙኤልን ፡- በእስራኤል ፡ ላይ ፡ እንዳይነግሥ ፡ ለናቅኸት ፡ ለሳኦል ፡ የምታለቅስለት ፡ እስከ ፡ መቼ ፡ ነው ፡፡ በቀንድኸኝ ፡ ዘይቱን ፡ ሞልተኸኝ ፡ ኸድ ፤ በልጆቼ ፡ መካከል ፡ ንጉሥ ፡ አዘጋጅቻለኸኝና ፡ ወደ ፡ እሴይ ፡ ወደ ፡ ቤተ ፡ ልሔም ፡ እልክኻለኸኝ ፡ አለው ፡፡

- 2 ፤ ሳሙኤልም ፡- እንዴት ፡ እኼዳለኸኑ ፡ ሳኦል ፡ ቢሰማ ፡ ይገድለኛል ፡ አለ ። እግዚአብሔርም ፡- አንዲት ፡ ጊደር ፡ ይዘኸ ፡ ኸደና ፡ ለእግዚአብሔር ፡ እሠዋ ፡ ዘንድ ፡ መጣኸኑ ፡ በል ።
- 3 ፤ እሴይንም ፡ ወደ ፡ መሥዋዕቱ ፡ ጥራው ፡ የምታደርገውንም ፡ አስታውቅኸለኸኑ ፤ የምነግርኸንም ፡ ቅባልኝ ፡ አለው ።
- 4 ፤ ሳሙኤልም ፡ እግዚአብሔር ፡ የተናገረውን ፡ አደረገ ፡ ወደ ፡ ቤተ ፡ ልሔምም ፡ መጣ ። የአገሩም ፡ ሽማግሌዎች ፡ እየተንቀጠቀጡ ፡ ሊገናኙት ፡ መጡና ። የመጣኸው ፡ ለደኅንነት ፡ ነውን ፡ አሉት ።
- 5 ፤ ርሱም ፡- ለደኅንነት ፡ ነው ፤ ለእግዚአብሔር ፡ እሠዋ ፡ ዘንድ ፡ መጣኸኑ ፤ ቅዱሳን ፡ ኸኑኑ ፡ ከእኔም ፡ ጋራ ፡ ወደ ፡ መሥዋዕቱ ፡ ኑ ፡ አለ ። እሴይንና ፡ ልጆቹንም ፡ ቀደሳቸው ፡ ወደ ፡ መሥዋዕቱም ፡ ጠራቸው ።
- 6 ፤ እንዲህም ፡ ኸነ ፤ በመጡ ፡ ጊዜ ፡ ወደ ፡ ኤልያብ ፡ ተመልክቶ ፡- በእውነት ፡ እግዚአብሔር ፡ የሚቀባው ፡ በፊቱ ፡ ነው ፡ አለ ።
- 7 ፤ እግዚአብሔር ፡ ግን ፡ ሳሙኤልን ፡- ፊቱን ፡ የቁመቱንም ፡ ዘለግታ ፡ አትይ ፤ ሰው ፡ እንዲያይ ፡ እግዚአብሔር ፡ አያይምና ፡ ናቅኸት ፤ ሰው ፡ ፊትን ፡ ያያል ፤ እግዚአብሔር ፡ ግን ፡ ልብን ፡ ያያል ፡ አለው ።
- 8 ፤ እሴይም ፡ በሚናዳብን ፡ ጠርቶ ፡ በሳሙኤል ፡ ፊት ፡ አሳለፈው ፤ ርሱም ፡- ይህን ፡ ደግሞ ፡ እግዚአብሔር ፡ አልመረጠውም ፡ አለ ።
- 9 ፤ እሴይም ፡ ሳማን ፡ አሳለፈው ፤ ርሱም ፡- ይህን ፡ ደግሞ ፡ እግዚአብሔር ፡ አልመረጠውም ፡ አለ ።
- 10 ፤ እሴይም ፡ ከልጆቹ ፡ ሰባቱን ፡ በሳሙኤል ፡ ፊት ፡ አሳለፋቸው ። ሳሙኤልም ፡ እሴይን ፡- እግዚአብሔር ፡ እነዚህን ፡ አልመረጠም ፡ አለው ።
- 11 ፤ ሳሙኤልም ፡ እሴይን ፡- የቀረ ፡ ሌላ ፡ ልጅ ፡ አለኸን ፡ አለው ። ርሱም ፡- ታናሹ ፡ ገና ፡ ቀርቷል ፤ እንሆም ፡ በጎችን ፡ ይጠብቃል ፡ አለ ። ሳሙኤልም ፡ እሴይን ፡- ርሱ ፡ እስኪመጣ ፡ ድረስ ፡ አንረፍቅምና ፡ ልከኸ ፡ አስመጣው ፡ አለው ።
- 12 ፤ ልኮም ፡ አስመጣው ፤ ርሱም ፡ ቀይ ፡ ዐይኑም ፡ የተዋበ ፡ መልኩም ፡ ያማረ ፡ ነበረ ። እግዚአብሔርም ፡- ይህ ፡ ነውና ፡ ተነሥተኸ ፡ ቅባው ፡ አለ ።
- 13 ፤ ሳሙኤልም ፡ የዘይቱን ፡ ቀንድ ፡ ወስዶ ፡ በወንድሞቹ ፡ መካከል ፡ ቀባው ። የእግዚአብሔርም ፡ መንፈስ ፡ ከዚያ ፡ ቀን ፡ ገሮምሮ ፡ በዳዊት ፡ ላይ ፡ በኅይል ፡ መጣ ። ሳሙኤልም ፡ ተነሥቶ ፡ ወደ ፡ አርማቴም ፡ ኸደ ።
- 14 ፤ የእግዚአብሔርም ፡ መንፈስ ፡ ከሳኦል ፡ ራቀ ፡ ክፉም ፡ መንፈስ ፡ ከእግዚአብሔር ፡ ዘንድ ፡ አሠቃየው ።
- 15 ፤ የሳኦልም ፡ ባሪያዎች ፡- እንሆ ፡ ክፉ ፡ መንፈስ ፡ ከእግዚአብሔር ፡ ዘንድ ፡ ያሠቃይኸል ፤
- 16 ፤ በገና ፡ መልካም ፡ አድርጎ ፡ የሚመታ ፡ ሰው ፡ ይኸ ፡ ዘንድ ፡ ጌታችን ፡ በፊቱ ፡ የሚቆሙትን ፡ ባሪያዎቹን ፡ ይዘዝ ፤ ከእግዚአብሔርም ፡ ዘንድ ፡ ክፉ ፡ መንፈስ ፡ በኸነብኸ ፡ ጊዜ ፡ በእጁ ፡ ሲመታ ፡ አንተ ፡ ደኅና ፡ ትኾናለኸ ፡ አሉት ።
- 17 ፤ ሳኦልም ፡ ባሪያዎቹን ፡- መልካም ፡ አድርጎ ፡ በገና ፡ መምታት ፡ የሚችል ፡ ሰው ፡ ፈልጋችኸኑ ፡ አምጡልኝ ፡ አላቸው ።
- 18 ፤ ከብላቴናዎቹም ፡ አንዱ ፡ መልሶ ፡- እንሆ ፡ መልካም ፡ አድርጎ ፡ በገና ፡ የሚመታ ፡ የቤተ ፡ ልሔማዊውን ፡ የእሴይን ፡ ልጅ ፡ አይቻለኸኑ ፤ ርሱም ፡ ጽኑዕ ፡ ኅያል ፡ ነው ፡ በነገርም ፡ ብልህ ፡ መልኩም ፡ ያማረ ፡ ነው ፡ እግዚአብሔርም ፡ ከርሱ ፡ ጋራ ፡ ነው ፡ አለ ።
- 19 ፤ ሳኦልም ፡ ወደእሴይ ፡ መልክተኛዎች ፡ ልኮ ፡- ከበጎች ፡ ጋራ ፡ ያለውን ፡ ልጅኸን ፡ ዳዊትን ፡ ላክልኝ ፡ አለ ።
- 20 ፤ እሴይም ፡ እንጀራና ፡ የወይን ፡ ጠጅ ፡ አቀማዳ ፡ የተጫነ ፡ አህያ ፡ የፍየልም ፡ ጠቦት ፡ ወስዶ ፡ በልጁ ፡ በዳዊት ፡ እጅ ፡ ወደ ፡ ሳኦል ፡ ላከ ።
- 21 ፤ ዳዊትም ፡ ወደ ፡ ሳኦል ፡ መጣ ፡ በፊቱም ፡ ቆመ ፤ እጅግም ፡ ወደደው ፡ ለርሱም ፡ ጋሻ ፡ ገሮገሬው ፡ ኸነ ።
- 22 ፤ ሳኦልም ፡ ወደ ፡ እሴይ ፡- በዐይኔ ፡ ሞገስ ፡ አግኝቷልና ፡ ዳዊት ፡ በፊቱ ፡ እባክኸ ፡ ይቁም ፡ ብሎ ፡ ላከ ።

23 ፤ እንዲሁም ፡ ኾነ ፤ ከእግዚአብሔር ፡ ዘንድ ፡ ክፉ ፡ መንፈስ ፡ በሳኦል ፡ ላይ ፡ በኾነ ፡ ጊዜ ፡ ዳዊት ፡ በገና ፡ ይዞ ፡ በእጁ ፡ ይመታ ፡ ነበር ፤ ሳኦልንም ፡ ደስ ፡ ያሠኘው ፡ ያሳርፈውም ፡ ነበር ፤ ክፉ ፡ መንፈስም ፡ ከርሱ ፡ ይርቅ ፡ ነበር ።

መጽሐፈ ፡ ሳሙኤል ፡ ቀዳማዊ ፡ ምዕራፍ ፡ 17 ።

ምዕራፍ ፡ 17 ።

1 ፤ ፍልስጥኤማውያንም ፡ ጭፍራዎቻቸውን ፡ በይሁዳ ፡ ባለው ፡ በሰኮት ፡ አካማቹ ፤ በሰኮትና ፡ በዓዜቃ ፡ መካከል ፡ በኤጫስደሚም ፡ ሰፈሩ ።

2 ፤ ሳኦልና ፡ የእስራኤል ፡ ሰዎች ፡ ተከማቹ ፡ በዔላ ፡ ሸለቆም ፡ ሰፈሩ ፡ ከፍልስጥኤማውያንም ፡ ጋራ ፡ ሊዋጉ ፡ ተሰለፉ ።

3 ፤ ፍልስጥኤማውያንም ፡ ባንድ ፡ ወገን ፡ በተራራ ፡ ላይ ፡ ቆመው ፡ ነበር ፤ እስራኤልም ፡ በሌላው ፡ ወገን ፡ በተራራ ፡ ላይ ፡ ቆመው ፡ ነበር ፤ በመካከላቸውም ፡ ሸለቆ ፡ ነበረ ።

4 ፤ ከፍልስጥኤማውያንም ፡ ሰፈር ፡ የጌት ፡ ሰው ፡ ጎልያድ ፡ ቁመቱም ፡ ስድስት ፡ ክንድ ፡ ከሰንዝር ፡ የኾነ ፡ ዋነኛ ፡ ዠግና ፡ መጣ ።

5 ፤ በራሱም ፡ የናስ ፡ ቀር ፡ ደፍቶ ፡ ነበር ፤ ጥሩርም ፡ ለብሶ ፡ ነበር ፤ የጥሩሩም ፡ ሚዛን ፡ ዐምስት ፡ ሺሕ ፡ ሰቅል ፡ ናስ ፡ ነበረ ።

6 ፤ በእግሮቹም ፡ ላይ ፡ የናስ ፡ ገንባሌ ፡ ነበረ ፤ የናስም ፡ ጭሬ ፡ በትከሻው ፡ ላይ ፡ ነበረ ።

7 ፤ የጦሩም ፡ የቦ ፡ እንደ ፡ ሸማኔ ፡ መጠቅለያ ፡ ነበረ ፤ የጦሩም ፡ ሚዛን ፡ ስድስት ፡ መቶ ፡ ሰቅል ፡ ብረት ፡ ነበረ ፤ ጋሻ ፡ ዠግሬውም ፡ በፊቱ ፡ ይኼድ ፡ ነበር ።

8 ፤ ርሱም ፡ ቆሞ ፡ ወደእስራኤል ፡ ጭፍራዎች ፡ ጮኸ ፡- ለሰልፍ ፡ ትሠሩ ፡ ዘንድ ፡ ለምን ፡ ወጣችኹ ፡ እኔ ፡ ፍልስጥኤማዊ ፡ እናንተም ፡ የሳኦል ፡ ባሪያዎች ፡ አይደላችኹምን ፡ ለእናንተ ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ ምረጡ ፡ ወደ ፡ እኔም ፡ ይውረድ ፤

9 ፤ ከእኔም ፡ ጋራ ፡ ሊዋጋ ፡ ቢችል ፡ ቢገድለኝም ፡ ባሪያዎች ፡ እንኾናችኋለን ፤ እኔ ፡ ግን ፡ ባሸንፈው ፡ ብገድለውም ፡ እናንተ ፡ ባሪያዎች ፡ ትኾኑናላችኹ ፡ ለእኛም ፡ ትገዛላችኹ ፡ አለ ።

10 ፤ ፍልስጥኤማዊውም ፡- ዛሬ ፡ የእስራኤልን ፡ ጭፍራዎች ፡ ተገዳደርኳቸው ፤ እንዋጋ ፡ ዘንድ ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ ስጡኝ ፡ አለ ።

11 ፤ ሳኦልና ፡ እስራኤልም ፡ ኾሉ ፡ እንዲሁ ፡ የሚላቸውን ፡ የፍልስጥኤማዊውን ፡ ቃል ፡ በሰሙ ፡ ጊዜ ፡ እጅግ ፡ ፈሩ ፡ ደነገጡም ።

12 ፤ ዳዊትም ፡ የዚያ ፡ የኤፍራታዊው ፡ ሰው ፡ ልጅ ፡ ነበረ ፤ ያም ፡ ሰው ፡ ከቤተ ፡ ልሔም ፡ ይሁዳ ፡ ስሙም ፡ እሴይ ፡ ነበረ ፤ ስምንትም ፡ ልጆች ፡ ነበሩት ፤ በሳኦልም ፡ ዘመን ፡ በዕድሜ ፡ አርጅቶ ፡ ሸምግሎም ፡ ነበር ።

13 ፤ የእሴይም ፡ ሦስቱ ፡ ታላላቆች ፡ ልጆቹ ፡ ሳኦልን ፡ ተከትለው ፡ ወደ ፡ ሰልፍ ፡ ኼደው ፡ ነበር ፤ ወደ ፡ ሰልፍም ፡ የኼዱት ፡ የሦስቱ ፡ ልጆቹ ፡ ስም ፡ ይህ ፡ ነበረ ፤ ታላቁ ፡ ኤልያብ ፡ ኹለተኛውም ፡ ዐሚናዳብ ፡ ሦስተኛውም ፡ ሳማ ፡ ነበረ ።

14 ፤ ዳዊት ፡ የኾሉ ፡ ታናሽ ፡ ነበረ ፤ ሦስቱም ፡ ታላላቆች ፡ ሳኦልን ፡ ተከትለው ፡ ነበር ።

15 ፤ ዳዊትም ፡ የአባቱን ፡ በጎች ፡ ለመጠበቅ ፡ ከሳኦል ፡ ዘንድ ፡ ወደ ፡ ቤተ ፡ ልሔም ፡ ይመላለስ ፡ ነበር ።

16 ፤ ፍልስጥኤማዊውም ፡ ጧትና ፡ ማታ ፡ ይቀርብ ፡ አርባ ፡ ቀንም ፡ ይታይ ፡ ነበር ።

17 ፤ እሴይም ፡ ልጁን ፡ ዳዊትን ፡ እንዲሁ ፡ አለው ፡- ከዚህ ፡ ከተጠበሰው ፡ እሸት ፡ አንድ ፡ የኢፍ ፡ መስፈሪያ ፡ እነዚህንም ፡ ዐሥር ፡ እንጀራዎች ፡ ለወንድሞችክ ፡ ውሰድ ፡ ወደ ፡ ሰፈሩም ፡ ወደ ፡ ወንድሞችክ ፡ ፈጥነክ ፡ አድርጋቸው ፤

18 ፤ ይህንም ፡ ዐሥሩን ፡ አይብ ፡ ወደ ፡ ሻለቃው ፡ ውሰደው ፤ የወንድሞችክንም ፡ ደኅንነት ፡ ጠይቅ ፡ ወሬያቸውንም ፡ አምጣልኝ ።

- 19 ፤ ሳኦልና ፡ እነርሱ ፡ የእስራኤልም ፡ ሰዎች ፡ ሹሉ ፡ ከፍልስጥኤማውያን ፡ ጋራ ፡ እየተዋጉ ፡ በዔላ ፡ ሸለቆ ፡ ነበሩ ።
- 20 ፤ ዳዊትም ፡ ማልዶ ፡ ተነሣ ፤ በጎቹንም ፡ ለጠባቂ ፡ ተወ ፤ እሴይም ፡ ያዘዘውን ፡ ይዞ ፡ ኼደ ፤ ጭፍራውም ፡ ተሰልፎ ፡ ሲወጣ ፡ ለሰልፍም ፡ ሲጮኽ ፡ በሠረገላዎች ፡ ወደተከበበው ፡ ሰፈር ፡ መጣ ።
- 21 ፤ እስራኤልና ፡ ፍልስጥኤማውያን ፡ ፊት ፡ ለፊት ፡ ተሰላልፈው ፡ ነበር ።
- 22 ፤ ዳዊትም ፡ ዕቃውን ፡ በዕቃ ፡ ጠባቂው ፡ እጅ ፡ አኖረው ፤ ወደ ፡ ሰራዊቱም ፡ ሮጠ ፤ የወንድሞቹንም ፡ ደኅንነት ፡ ጠየቀ ።
- 23 ፤ ርሱም ፡ ሲነጋገራቸው ፤ እንሆ ፤ ጎልያድ ፡ የተባለው ፡ ያ ፡ ዋነኛ ፡ ዠግና ፡ ፍልስጥኤማዊ ፡ የጌት ፡ ሰው ፡ ከፍልስጥኤማውያን ፡ ጭፍራ ፡ መካከል ፡ ወጣ ፤ የተናገረውንም ፡ ቃል ፡ ተናገረ ፤ ዳዊትም ፡ ሰማ ።
- 24 ፤ የእስራኤልም ፡ ሰዎች ፡ ሹሉ ፡ ሰውየውን ፡ ባዩ ፡ ጊዜ ፡ እጅግ ፡ ፈርተው ፡ ከርሱ ፡ ሸሹ ።
- 25 ፤ የእስራኤልም ፡ ሰዎች ፡- ይህን ፡ የወጣውን ፡ ሰው ፡ አያችኹትን ። በእውነት ፡ እስራኤልን ፡ ሊገዳደር ፡ ወጣ ፤ የሚገድለውንም ፡ ሰው ፡ ንጉሡ ፡ እጅግ ፡ ባለጠጋ ፡ ያደርገዋል ፤ ልጁንም ፡ ይድርሳታል ፤ ያባቱንም ፡ ቤተ ፡ ሰብ ፡ በእስራኤል ፡ ዘንድ ፡ ከግብር ፡ ነጻ ፡ ያወጣቸዋል ፡ አለ ።
- 26 ፤ ዳዊትም ፡ በአጠገቡ ፡ ለቆሙት ፡ ሰዎች ፡- ይህን ፡ ፍልስጥኤማዊ ፡ ለሚገድል ፤ ከእስራኤልም ፡ ተግዳሮትን ፡ ለሚያርቅ ፡ ሰው ፡ ምን ፡ ይደረግለታል ። የሕያውን ፡ አምላክ ፡ ጭፍራዎች ፡ የሚገዳደር ፡ ይህ ፡ ያልተገረዘ ፡ ፍልስጥኤማዊ ፡ ማን ፡ ነው ። ብሎ ፡ ተናገራቸው ።
- 27 ፤ ሕዝቡም ፡- ለሚገድለው ፡ ሰው ፡ እንዲህ ፡ ይደረግለታል ፡ ብለው ፡ እንደ ፡ ቀድሞው ፡ መለሱለት ።
- 28 ፤ ታላቅ ፡ ወንድሙም ፡ ኤልያብ ፡ ከሰዎች ፡ ጋራ ፡ ሲነጋገር ፡ ሰማ ፤ የኤልያብም ፡ ቀጣ ፡ በዳዊት ፡ ላይ ፡ ነጾ ፡- ለምን ፡ ወደዚህ ፡ ወረድኽ ። እነዚያንስ ፡ ጥቂቶች ፡ በጎች ፡ በምድረ ፡ በዳ ፡ ለማን ፡ ተውካቸው ። እኔ ፡ ከራትኸንና ፡ የልብኸን ፡ ክፋት ፡ ዐውቃለኹና ፡ ሰልፉን ፡ ለማየት ፡ መጥተካል ፡ አለው ።
- 29 ፤ ዳዊትም ፡- እኔ ፡ ምን ፡ አደረግኹ ። ይህ ፡ ታላቅ ፡ ነገር ፡ አይደለምን ። አለ ።
- 30 ፤ ዳዊትም ፡ ከርሱ ፡ ወደ ፡ ሌላ ፡ ሰው ፡ ዘወር ፡ አለ ፤ እንደዚህም ፡ ያለ ፡ ነገር ፡ ተናገረ ፤ ሕዝቡም ፡ እንደ ፡ ቀድሞው ፡ ያለ ፡ ነገር ፡ መለሱለት ።
- 31 ፤ ዳዊትም ፡ የተናገረው ፡ ቃል ፡ ተሰማ ፤ ለሳኦልም ፡ ነገሩት ፤ ወደ ፡ ርሱም ፡ አስጠራው ።
- 32 ፤ ዳዊትም ፡ ሳኦልን ፡- ስለ ፡ ርሱ ፡ የማንም ፡ ልብ ፡ አይውደቅ ፤ እኔ ፡ ባሪያኽ ፡ ኼጄ ፡ ያንን ፡ ፍልስጥኤማዊ ፡ እወጋዋለኹ ፡ አለው ።
- 33 ፤ ሳኦልም ፡ ዳዊትን ፡- አንተ ፡ ገና ፡ ብላቴና ፡ ነኽና ፡ ርሱም ፡ ከብላቴንነቱ ፡ ዠምሮ ፡ ጦረኛ ፡ ነውና ፤ ይህን ፡ ፍልስጥኤማዊ ፡ ለመውጋት ፡ ትኼድ ፡ ዘንድ ፡ አትችልም ፡ አለው ።
- 34 ፤ ዳዊትም ፡ ሳኦልን ፡ አለው ፡- እኔ ፡ ባሪያኽ ፡ የአባቴን ፡ በጎች ፡ ስጠብቅ ፡ አንበሳና ፡ ድብ ፡ ይመጣ ፡ ነበር ፤ ከመንጋውም ፡ ጠቦት ፡ ይወስድ ፡ ነበር ።
- 35 ፤ በኪላውም ፡ እከተለውና ፡ እመታው ፡ ነበር ፤ ከአፉም ፡ አስጥለው ፡ ነበር ፤ በተነሣብኝም ፡ ጊዜ ፡ ጉረረውን ፡ ይገፍ ፡ እመታውና ፡ እገድለው ፡ ነበር ።
- 36 ፤ እኔ ፡ ባሪያኽ ፡ አንበሳና ፡ ድብ ፡ መታኹ ፤ ይህም ፡ ያልተገረዘው ፡ ፍልስጥኤማዊ ፡ የሕያውን ፡ አምላክ ፡ ጭፍራዎች ፡ ተገዳድሯልና ፤ ከነርሱ ፡ እንደ ፡ አንዱ ፡ ይኾናል ።
- 37 ፤ ዳዊትም ፡- ከአንበሳና ፡ ከድብ ፡ እጅ ፡ ያስጣለኝ ፡ እግዚአብሔር ፡ ከዚህ ፡ ፍልስጥኤማዊ ፡ እጅ ፡ ያስጥለኛል ፡ አለ ። ሳኦልም ፡ ዳዊትን ፡- ኹድ ፡ እግዚአብሔርም ፡ ከአንተ ፡ ጋራ ፡ ይኾናል ፡ አለው ።
- 38 ፤ ሳኦልም ፡ ዳዊትን ፡ የገዛ ፡ ራሱን ፡ ልብስ ፡ አለበሰው ፤ በራሱም ፡ ላይ ፡ የናስ ፡ ቀጥ ፡ ደፋለት ፤ ጥሩም ፡ አለበሰው ።
- 39 ፤ ዳዊትም ፡ ሰይፉን ፡ በልብሱ ፡ ላይ ፡ ታጠቀ ፤ ገናም ፡ አልፏቸውምና ፡ መኼድ ፡ ሞከረ ። ዳዊትም ፡

- ሳኦልን :- አልፈተንኹትምና : እንዲህ : ብዬ : መኼድ : አልኹልም : አለው ::
- 40 ፤ ዳዊትም : አወለቀ :: በትሩንም : በእጁ : ወሰደ ፥ ከወንዝም : ዐምስት : ድብልብል : ድንጋዮችን : መረጠ ፥ በእረኛ : ከራጅውም : በኪሱ : ከተታቸው ፤ ወንጭፍም : በእጁ : ነበረ ፤ ወደ : ፍልስጥኤማዊውም : ቀረበ ::
- 41 ፤ ፍልስጥኤማዊውም : መጥቶ : ወደ : ዳዊት : ቀረበ ፤ ጋሻ : ዣግሬውም : በፊቱ : ይኼድ : ነበር ::
- 42 ፤ ጎልደድም : ዳዊትን : ትኸር : ብሎ : አየው ፤ ቀይ : ብላቴና : መልኩም : ያማረ : ነበረና : ናቀው ::
- 43 ፤ ፍልስጥኤማዊውም : ዳዊትን :- በትር : ይዘኸ : የምትመጣብኝ : እኔ : ውሻ : ነኝን ። አለው :: ፍልስጥኤማዊውም : በአምላኮቹ : ስም : ዳዊትን : ረገመው ::
- 44 ፤ ፍልስጥኤማዊውም : ዳዊትን :- ወደ : እኔ : ና ፥ ሥጋኸንም : ለሰማይ : ወፎችና : ለምድር : አራዊት : እሰጣለኹ : አለው ::
- 45 ፤ ዳዊትም : ፍልስጥኤማዊውን : አለው :- አንተ : ሰይፍና : ጦር : ጭሬም : ይዘኸ : ትመጣብኛለኽ ፤ እኔ : ግን : ዛሬ : በተገዳደርኸው : በእስራኤል : ጭፍራዎች : አምላክ : ስም : በሰራዊት : ጌታ : በእግዚአብሔር : ስም : እመጣብኻለኹ ::
- 46 ፤ እግዚአብሔር : ዛሬ : አንተን : በእጄ : አሳልፎ : ይሰጣል ፤ እመታኸማለኹ ፥ ራስኸንም : ከአንተ : አነሣዋለኹ ፤ የፍልስጥኤማውያንንም : ሰራዊት : ሬሶች : ለሰማይ : ወፎችና : ለምድር : አራዊት : ዛሬ : እሰጣለኹ :: ይኸውም : ምድር : ኹሉ : በእስራኤል : ዘንድ : አምላክ : እንዳለ : ታውቅ : ዘንድ ፤
- 47 ፤ ይህም : ጉባኤ : ኹሉ : እግዚአብሔር : በሰይፍና : በጦር : የሚያድን : እንዳይደል : ያውቅ : ዘንድ : ነው :: ሰልፉ : ለእግዚአብሔር : ነውና ፤ እናንተንም : በእጃችን : አሳልፎ : ይሰጣል ።
- 48 ፤ ፍልስጥኤማዊውም : ተነሥቶ : ዳዊትን : ሊገናኘው : በቀረበ : ጊዜ : ዳዊት : ፍልስጥኤማዊውን : ሊገናኘው : ወደ : ሰልፉ : ሮጠ ::
- 49 ፤ ዳዊትም : እጁን : ወደ : ከራጅው : አግብቶ : አንድ : ድንጋይ : ወሰደ ፥ ወነጨፈውም ፥ ፍልስጥኤማዊውንም : ግንባሩን : መታ ፤ ድንጋዩም : በግንባሩ : ተቀረቀረ ፥ ርሱም : በምድር : ላይ : በፊቱ : ተደፋ ::
- 50 ፤ ዳዊትም : ፍልስጥኤማዊውን : በወንጭፍና : በድንጋይ : አሸነፈው ፥ ፍልስጥኤማዊውንም : መቶ : ገደለ ፤ በዳዊትም : እጅ : ሰይፍ : አልነበረም ::
- 51 ፤ ዳዊትም : ሮጦ : በፍልስጥኤማዊው : ላይ : ቆመ ፤ ሰይፍንም : ይዞ : ከሰገባው : መዘዘው ፥ ገደለውም ፥ ራሱንም : ቈረጠው :: ፍልስጥኤማውያንም : ዋናቸው : እንደ : ሞተ : ባዩ : ጊዜ : ሸሹ ::
- 52 ፤ የእስራኤልና : የይሁዳ : ሰዎች : ተነሥተው : አልል : አሉ ፥ ፍልስጥኤማውያንንም : እስከ : ጌትና : እስከ : አስቀሎና : በር : ድረስ : አሳደጁቸው :: ፍልስጥኤማውያንም : ከሸዓራይም : ዣምሮ : እስከ : ጌትና : እስከ : ዐቃሮን : ድረስ : በመንገድ : ላይ : የተመቱት : ወደቁ ::
- 53 ፤ የእስራኤልም : ልጆች : ፍልስጥኤማውያንን : ከማሳደድ : ተመልሰው : ሰፈራቸውን : በዘበዙ ::
- 54 ፤ ዳዊትም : የፍልስጥኤማዊውን : ራስ : ይዞ : ወደ : ኢየሩሳሌም : አመጣው ፤ ጋሻ : ጦሩን : ግን : በድንኳኑ : ውስጥ : አኖረው ::
- 55 ፤ ሳኦልም : ዳዊትን : ወደ : ፍልስጥኤማዊው : ሰወጣ : ባየው : ጊዜ : ለሰራዊቱ : አለቃ : ለአበኔር :- አበኔር : ሆይ ፥ ይህ : ብላቴና : የማን : ልጅ : ነው ። አለው :: አበኔርም :- ንጉሥ : ሆይ ፥ በሕያው : ነፍስኸ : እምላለኹ! አላውቅም : አለ ::
- 56 ፤ ንጉሡም :- ይህ : ብላቴና : የማን : ልጅ : እንደ : ኾነ : አንተ : ጠይቅ : አለ ::
- 57 ፤ ዳዊትም : ፍልስጥኤማዊውን : ገድሎ : በተመለሰ : ጊዜ : አበኔር : ወሰደው ፥ ወደሳኦልም : ፊት : አመጣው ፤ የፍልስጥኤማዊውንም : ራስ : በእጁ : ይዞ : ነበር ::
- 58 ፤ ሳኦልም :- አንተ : ብላቴና ፥ የማን : ልጅ : ነኽ ። አለው :: ዳዊትም :- እኔ : የቤተ : ልሔሙ : የባሪያኸ : የእሴይ :

ልጅ ፡ ነኝ ፡ ብሎ ፡ መለሰ ።

መጽሐፈ ፡ ሳሙኤል ፡ ቀዳማዊ ፡ ምዕራፍ ፡ 18 ።

ምዕራፍ ፡ 18 ።

1 ፤ ዳዊትም ፡ ለሳኦል ፡ መናገሩን ፡ በፈጸመ ፡ ጊዜ ፡ የዮናታን ፡ ነፍስ ፡ በዳዊት ፡ ነፍስ ፡ ታሰረች ፡ የዮናታንም ፡ እንደ ፡ ነፍሱ ፡ ወደደው ።

2 ፤ በዚያም ፡ ቀን ፡ ሳኦል ፡ ወሰደው ፡ ወዳባቱም ፡ ቤት ፡ ይመልሰው ፡ ዘንድ ፡ አልተወውም ።

3 ፤ የዮናታንም ፡ እንደ ፡ ነፍሱ ፡ ስለ ፡ ወደደው ፡ ከዳዊት ፡ ጋራ ፡ ቃል ፡ ኪዳን ፡ አደረገ ።

4 ፤ የዮናታንም ፡ የለበሰውን ፡ ካባ ፡ አውልቆ ፡ ርሱንና ፡ ልብሱን ፡ ሰይፍንም ፡ ሸለመው ። የዮናታንም ፡ የለበሰውን ፡ ካባ ፡ አውልቆ ፡ ርሱንና ፡ ልብሱን ፡ ሰይፍንም ፡ ቀስቱንም ፡ መታጠቂያውንም ፡ ለዳዊት ፡ ሸለመው ።

5 ፤ ዳዊትም ፡ ሳኦል ፡ ወደሰደደው ፡ ሹሉ ፡ ይኼድ ፡ ነበር ፡ አስተውሎም ፡ ያደርግ ፡ ነበር ፤ ሳኦልም ፡ በጦረኛዎች ፡ ላይ ፡ ሸመው ፤ ይህም ፡ በሕዝብ ፡ ሹሉ ፡ ዐይን ፡ እና ፡ በሳኦል ፡ ባሪያዎች ፡ ዐይን ፡ መልካም ፡ ነበረ ።

6 ፤ እንዲህም ፡ ኾነ ፤ ዳዊት ፡ ፍልስጥኤማውን ፡ ገድሎ ፡ በተመለሰ ፡ ጊዜ ፡ እየዘመሩና ፡ እየዘፈኑ ፡ እልልም ፡ እያሉ ፡ ከበሮና ፡ አታም ፡ ይዘው ፡ ንጉሡን ፡ ሳኦልን ፡ ሊቀበሉ ፡ ሴቶች ፡ ከእስራኤል ፡ ከተማዎች ፡ ሹሉ ፡ ወጡ ።

7 ፤ ሴቶችም ፡— ሳኦል ፡ ሺሕ ፡ ዳዊትም ፡ እልፍ ፡ ገደለ ፡ እያሉ ፡ እየተቀባበሉ ፡ ይዘፍኑ ፡ ነበር ።

8 ፤ ሳኦልም ፡ እጅግ ፡ ተቈጣ ፡ ይህም ፡ ነገር ፡ አስከፋው ፤ ርሱም ፡— ለዳዊት ፡ እልፍ ፡ ሰጡት ፡ ለእኔ ፡ ግን ፡ ሺሕ ፡ ብቻ ፡ ሰጡኝ ፤ ከመንግሥት ፡ በቀር ፡ ምን ፡ ቀረበት ፡ አለ ።

9 ፤ ከዚያም ፡ ቀን ፡ ገናምሮ ፡ ሳኦል ፡ ዳዊትን ፡ ተመቅኝቶ ፡ ተመለከተው ።

10 ፤ በነጋውም ፡ ሳኦልን ፡ ክፉ ፡ መንፈስ ፡ ከእግዚአብሔር ፡ ዘንድ ፡ ያዘው ፡ በቤቱም ፡ ውስጥ ፡ ትንቢት ፡ ተናገረ ። ዳዊትም ፡ በየቀኑ ፡ ያደርግ ፡ እንደ ፡ ነበረ ፡ በእጁ ፡ በገና ፡ ይመታ ፡ ነበር ። ሳኦልም ፡ ጦሩን ፡ በእጁ ፡ ይዞ ፡ ነበር ።

11 ፤ ሳኦልም ፡— ዳዊትን ፡ ከግንቡ ፡ ጋራ ፡ አጣብቄ ፡ እመታዋለኹ ፡ ብሎ ፡ ጦሩን ፡ ወረወረ ። ዳዊትም ፡ ሹሉት ፡ ጊዜ ፡ ከፊቱ ፡ ዘወር ፡ አለ ።

12 ፤ እግዚአብሔርም ፡ ከርሱ ፡ ጋራ ፡ ስለ ፡ ነበረ ፡ ከሳኦልም ፡ ስለ ፡ ተለየ ፡ ሳኦል ፡ ዳዊትን ፡ ፈራው ።

13 ፤ ስለዚህም ፡ ሳኦል ፡ ከርሱ ፡ አራቀው ፡ የሺሕ ፡ አለቃም ፡ አደረገው ፤ በሕዝቡም ፡ ፊት ፡ ይወጣና ፡ ይገባ ፡ ነበር ።

14 ፤ ዳዊትም ፡ በአካሄዱ ፡ ሹሉ ፡ አስተውሎ ፡ ያደርግ ፡ ነበር ፤ እግዚአብሔርም ፡ ከርሱ ፡ ጋራ ፡ ነበረ ።

15 ፤ ሳኦልም ፡ እጅግ ፡ ብልሳ ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ አይቶ ፡ እጅግ ፡ ፈራው ።

16 ፤ ነገር ፡ ግን ፡ በፊታቸው ፡ ይወጣና ፡ ይገባ ፡ ስለ ፡ ነበር ፡ እስራኤልና ፡ ይሁዳ ፡ ሹሉ ፡ ዳዊትን ፡ ወደዱ ።

17 ፤ ሳኦልም ፡ ዳዊትን ፡— ታላቁቱ ፡ ልጄ ፡ ሜሮብ ፡ እንሂት ፤ ርሷን ፡ እድርልኻለኹ ፤ ብቻ ፡ ቀልጣፋ ፡ ልጅ ፡ ኹንልኝ ፡ ስለእግዚአብሔርም ፡ ጦርነት ፡ ተጋደል ፡ አለው ። ሳኦልም ፡— የፍልስጥኤማውያን ፡ እጅ ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ ትኹን ፡ እንጂ ፡ የእኔ ፡ እጅ ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ አትኹን ፡ ይል ፡ ነበር ።

18 ፤ ዳዊትም ፡ ሳኦልን ፡— ለንጉሥ ፡ ዐማች ፡ እኾን ፡ ዘንድ ፡ እኔ ፡ ማን ፡ ነኝ ፡ ሰውነቴስ ፡ ምንድር ፡ ናት ፡ የአባቴስ ፡ ወገን ፡ በእስራኤል ፡ ዘንድ ፡ ምንድር ፡ ነው ፡ አለው ።

19 ፤ ነገር ፡ ግን ፡ የሳኦል ፡ ልጅ ፡ ሜሮብ ፡ ዳዊትን ፡ የምታገባበት ፡ ጊዜ ፡ ሲደርስ ፡ ለመሐላታዊው ፡ ለኤስድራኤል ፡ ተዳረች ።

20 ፤ የሳኦልም ፡ ልጅ ፡ ሜልኮል ፡ ዳዊትን ፡ ወደደች ፤ ይህም ፡ ወሬ ፡ ለሳኦል ፡ ደረሰለት ፡ ነገሩም ፡ ደስ ፡ አሠኘው ።

21 ፤ ሳኦልም ፡— ወጥመድ ፡ ትኾነው ፡ ዘንድ ፡ የፍልስጥኤማውያንም ፡ እጅ ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ ትኾን ፡ ዘንድ ፡ ርሷን ፡ እድርልታለኹ ፡ አለ ፤ ሳኦልም ፡ ዳዊትን ፡— ዛሬ ፡ ሹሉተኛ ፡ ዐማች ፡ ትኾነኛለኹ ፡ አለው ።

22 ፤ ሳኦልም : ባሪያዎቹን ፡- እንሆ ፡ ንጉሥ ፡ እጅግ ፡ ወደኻል ፡ ባሪያዎቹም ፡ ኹሉ ፡ ወደውኻል ፡ አኹንም ፡ ለንጉሥ ፡ ሀማቸ ፡ ኹን ፡ ብላችኹ ፡ በስውር ፡ ለዳዊት ፡ ንገሩት ፡ ብሎ ፡ አዘዛቸው ።

23 ፤ የሳኦልም ፡ ባሪያዎች ፡ ይህን ፡ ቃል ፡ በዳዊት ፡ ገሮ ፡ ተናገሩ ፤ ዳዊትም ፡- እኔ ፡ ድካ ፡ የተጠቃኹም ፡ ሰው ፡ ስኾን ፡ ለንጉሥ ፡ ሀማቸ ፡ እኾን ፡ ዘንድ ፡ ለእናንተ ፡ ትንሽ ፡ ነገር ፡ ይመስላችኋልን ። አለ ።

24 ፤ የሳኦልም ፡ ባሪያዎች ። ዳዊት ፡ እንዲህ ፡ ብሎ ፡ ተናገረ ፡ ብለው ፡ ነገሩት ።

25 ፤ ሳኦልም ፡ ዳዊትን ፡ በፍልስጥኤማውያን ፡ እጅ ፡ ይጥለው ፡ ዘንድ ፡ ዐስቦ ። የንጉሥን ፡ ጠላቶች ፡ ይበቀል ፡ ዘንድ ፡ ከመቶ ፡ ፍልስጥኤማውያን ፡ ሸለፈት ፡ በቀር ፡ ንጉሥ ፡ ማጫ ፡ አይሻም ፡ ብላችኹ ፡ ለዳዊት ፡ ንገሩት ፡ አላቸው ።

26 ፤ የሳኦልም ፡ ባሪያዎች ፡ ይህን ፡ ቃል ፡ ለዳዊት ፡ ነገሩት ፡ ለንጉሥም ፡ ሀማቸ ፡ ይኾን ፡ ዘንድ ፡ ዳዊትን ፡ ደስ ፡ አሠኘው ።

27 ፤ ዳዊትና ፡ ሰዎቹም ፡ ተነሥተው ፡ ኹዱ ፡ ከፍልስጥኤማውያንም ፡ መቶ ፡ ሰዎች ፡ ገደሉ ፤ ዳዊትም ፡ ለንጉሥ ፡ ሀማቸ ፡ ይኾን ፡ ዘንድ ፡ ለሰባቸውን ፡ አምጥቶ ፡ በቀጥራቸው ፡ ልክ ፡ ለንጉሡ ፡ ሰጠ ። ሳኦልም ፡ ልጁን ፡ ሜልኮልን ፡ ዳረሰት ።

28 ፤ ሳኦልም ፡ እግዚአብሔር ፡ ከዳዊት ፡ ጋራ ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ አየ ፤ እስራኤልም ፡ ኹሉ ፡ ወደዱት ።

29 ፤ ሳኦልም ፡ ዳዊትን ፡ አጥብቆ ፡ ፈራው ፤ ሳኦልም ፡ ዕድሜውን ፡ ኹሉ ፡ ለዳዊት ፡ ጠላት ፡ ኾነ ።

30 ፤ የፍልስጥኤማውያንም ፡ አለቃዎች ፡ ይወጡ ፡ ነበር ፤ በወጡም ፡ ጊዜ ፡ ኹሉ ፡ ከሳኦል ፡ ባሪያዎች ፡ ኹሉ ፡ ይልቅ ፡ ዳዊት ፡ አስተውሎ ፡ ያደርግ ፡ ነበርና ፡ ስሙ ፡ እጅግ ፡ ተጠርቶ ፡ ነበር ።

መጽሐፈ ፡ ሳሙኤል ፡ ቀዳማዊ ፡ ምዕራፍ ፡ 19 ።

ምዕራፍ ፡ 19 ።

1 ፤ ሳኦልም ፡ ለልጁ ፡ ለዮናታንና ፡ ለባሪያዎቹ ፡ ኹሉ ፡ ዳዊትን ፡ ይገድሉ ፡ ዘንድ ፡ ነገራቸው ። የሳኦል ፡ ልጅ ፡ ዮናታን ፡ ግን ፡ ዳዊትን ፡ እጅግ ፡ ይወድ ፡ ነበር ።

2 ፤ ዮናታንም ፡- አባቴ ፡ ሳኦል ፡ ለገድልኸ ፡ ፈልጓል ፤ አኹን ፡ እንግዲህ ፡ ለነገው ፡ ተጠንቅቀኸ ፡ ተሸሸግ ፡ በስውርም ፡ ተቀመጥ ፤

3 ፤ እኔም ፡ እወጣለኹ ፡ አንተም ፡ ባለክበት ፡ ዕርሻ ፡ በአባቴ ፡ አጠገብ ፡ እቆማለኹ ፡ ስለ ፡ አንተም ፡ ከአባቴ ፡ ጋራ ፡ እነጋገራለኹ ፤ የኾነውንም ፡ አይቼ ፡ እነግርኻለኹ ፡ ብሎ ፡ ለዳዊት ፡ ነገረው ።

4 ፤ ዮናታንም ፡ ለአባቴ ፡ ለሳኦል ፡- ርሱ ፡ አልበደለኸምና ፡ ሥራውም ፡ ለአንተ ፡ እጅግ ፡ መልካም ፡ ኾኗልና ፡ ንጉሡ ፡ ባሪያውን ፡ ዳዊትን ፡ አይበድለው ፤

5 ፤ ነፍሱንም ፡ በእጁ ፡ ጥሎ ፡ ፍልስጥኤማውያን ፡ ገደለ ፡ እግዚአብሔርም ፡ ለእስራኤል ፡ ኹሉ ፡ ታላቅ ፡ መድኅኒት ፡ አደረገ ፤ አንተም ፡ አይተኸ ፡ ደስ ፡ አለኸ ፤ በከንቱ ፡ ዳዊትን ፡ በመግደልኸ ፡ ስለ ፡ ምን ፡ በንጹሕ ፡ ደም ፡ ላይ ፡ ትበድላለኸ ። ብሎ ፡ ስለ ፡ ዳዊት ፡ መልካም ፡ ተናገረ ።

6 ፤ ሳኦልም ፡ የዮናታንን ፡ ቃል ፡ ሰማ ፤ ሳኦልም ፡- ሕያው ፡ እግዚአብሔርን! ዳዊት ፡ አይገደልም ፡ ብሎ ፡ ማለ ።

7 ፤ ዮናታንም ፡ ዳዊትን ፡ ጠርቶ ፡ ይህን ፡ ነገር ፡ ኹሉ ፡ ነገረው ፤ ዮናታንም ፡ ዳዊትን ፡ ወደ ፡ ሳኦል ፡ አመጣው ፡ እንደ ፡ ቀድሞውም ፡ በፊቱ ፡ ነበረ ።

8 ፤ ደግሞም ፡ ጦርነት ፡ ኾነ ፤ ዳዊትም ፡ ወጥቶ ፡ ከፍልስጥኤማውያን ፡ ጋራ ፡ ተዋጋ ፡ ታላቅ ፡ ግዳይም ፡ ገደላቸው ፡ ከፊቱም ፡ ሸሸ ።

9 ፤ ሳኦልም ፡ ጦሩን ፡ ይዞ ፡ በቤቱ ፡ ተቀምጦ ፡ ሳለ ፡ ክፉ ፡ መንፈስ ፡ ከእግዚአብሔር ፡ ዘንድ ፡ ያዘው ። ዳዊትም ፡ በእጁ ፡ በገና ፡ ይመታ ፡ ነበር ።

10 ፤ ሳኦልም ፡ ዳዊትን ፡ ከግንብ ፡ ጋራ ፡ ያጣብቀው ፡ ዘንድ ፡ ጦሩን ፡ ወረወረ ፤ ዳዊትም ፡ ከሳኦል ፡ ፊት ፡ ዘወር ፡ አለ ፡ ጦሩም ፡ በግንቡ ፡ ውስጥ ፡ ተተከለ ፤ በዚያም ፡ ሌሊት ፡ ዳዊት ፡ ሸሸቶ ፡ አመለጠ ።

11 ፤ ሳኦልም ፡ ዳዊትን ፡ ጠብቀው ፡ በነጋው ፡ እንዲገድሉት ፡ መልእክተኞቻችን ፡ ወደዳዊት ፡ ቤት ፡ ላከ ፤ ማስቱም ፡ ሜልኮል ፡— በዚች ፡ ሌሊት ፡ ነፍስኸን ፡ ካላዳንኸ ፡ ነገ ፡ ትገደላለኸ ፡ ብላ ፡ ነገረችው ።

12 ፤ ሜልኮልም ፡ ዳዊትን ፡ በመስኮት ፡ አወረደችው ፤ ኼደም ፡ ሸሽቶም ፡ አመለጠ ።

13 ፤ ሜልኮልም ፡ ተራራምን ፡ ወስዳ ፡ በዐልጋ ፡ ላይ ፡ አኖረችው ፡ በራስጌውም ፡ ጉንጉን ፡ የፍየል ፡ ጠጉር ፡ አደረገች ፡ በልብስም ፡ ከደነችው ።

14 ፤ ሳኦልም ፡ ዳዊትን ፡ እንዲያመጡት ፡ መልእክተኞቻችን ፡ ላከ ፡ ርሷም ፡— ታሟል ፡ አለቻቸው ።

15 ፤ ሳኦልም ፡— እገድለው ፡ ዘንድ ፡ ዳዊትን ፡ ከነ ፡ ዐልጋው ፡ አምጡልኝ ፡ ብሎ ፡ መልእክተኞቻችን ፡ ወደ ፡ ዳዊት ፡ ሰደደ ።

16 ፤ መልእክተኞቻችንም ፡ በገቡ ፡ ጊዜ ፡ እንሆ ፡ ተራራሙን ፡ በዐልጋው ፡ ላይ ፡ አገኙ ፡ በራስጌውም ፡ ጉንጉን ፡ የፍየል ፡ ጠጉር ፡ ነበረ ።

17 ፤ ሳኦልም ፡ ሜልኮልን ፡— ስለ ፡ ምን ፡ እንዲህ ፡ አድርገሽ ፡ አታለልሽኝ ፡ ጠላቴን ፡ አስከብላለሽው ፡ አላት ። ሜልኮልም ፡ ለሳኦል ፡— ርሱ ፡— አውጥተሽ ፡ ሰደጃኝ ፡ አለዚያም ፡ እገድልሻለኸ ፡ አለኝ ፡ ብላ ፡ መለሰችለት ።

18 ፤ ዳዊትም ፡ ሸሽቶ ፡ አመለጠ ፡ ወደ ፡ አርማቴምም ፡ ወደ ፡ ሳሙኤል ፡ መጣ ፡ ሳኦልም ፡ ያደረገበትን ፡ ኸሉ ፡ ነገረው ፤ ርሱና ፡ ሳሙኤልም ፡ ኼዱ ፡ በነዋትዘራማም ፡ ተቀመጡ ።

19 ፤ ሳኦልም ፡— ዳዊት ፡ እንሆ ፡ በአርማቴም ፡ አገር ፡ በነዋትዘራማ ፡ ተቀምጧል ፡ የሚል ፡ ወሬ ፡ ሰማ ።

20 ፤ ሳኦልም ፡ ዳዊትን ፡ ያመጡት ፡ ዘንድ ፡ መልእክተኞቻችን ፡ ሰደደ ፤ የነቢያት ፡ ጉባኤ ፡ ትንቢት ፡ ሲናገሩ ፡ ሳሙኤልም ፡ አለቃቸው ፡ ኾኖ ፡ ሲቆም ፡ ባዩ ፡ ጊዜ ፡ የእግዚአብሔር ፡ መንፈስ ፡ በሳኦል ፡ መልእክተኞቻችን ፡ ላይ ፡ ወረደ ፡ እነርሱም ፡ ትንቢት ፡ ይናገሩ ፡ ገምር ።

21 ፤ ሳኦልም ፡ ያንን ፡ በሰማ ፡ ጊዜ ፡ ሌላዎች ፡ መልእክተኞቻችን ፡ ሰደደ ፡ እነርሱም ፡ ደግሞ ፡ ትንቢት ፡ ተናገሩ ። ሳኦልም ፡ እንደ ፡ ገና ፡ ሦስተኛ ፡ ጊዜ ፡ መልእክተኞቻችን ፡ ሰደደ ፡ እነርሱም ፡ ደግሞ ፡ ትንቢት ፡ ተናገሩ ።

22 ፤ የሳኦልም ፡ ቀጣ ፡ ነደደ ፡ ርሱም ፡ ደግሞ ፡ ወደ ፡ አርማቴም ፡ መጣ ፡ በሤኩም ፡ ወዳለው ፡ ወደ ፡ ታላቁ ፡ የውሃ ፡ ጉድጓድ ፡ ደረሰ ። ሳሙኤልና ፡ ዳዊት ፡ የት ፡ ናቸው ፡ ብሎ ፡ ጠየቀ ፤ አንድ ፡ ሰውም ፡— እንሆ ፡ በአርማቴም ፡ አገር ፡ በነዋትዘራማ ፡ ናቸው ፡ አለው ።

23 ፤ ወደአርማቴምም ፡ አገር ፡ ወደ ፡ ነዋትዘራማ ፡ ኼደ ፤ የእግዚአብሔርም ፡ መንፈስ ፡ በርሱ ፡ ደግሞ ፡ ወረደ ፡ ርሱም ፡ ኼደ ፡ ወደአርማቴምም ፡ አገር ፡ ወደ ፡ ነዋትዘራማ ፡ እስኪመጣ ፡ ድረስ ፡ ትንቢት ፡ ይናገር ፡ ነበር ።

24 ፤ ልብሱንም ፡ አወለቀ ፡ በሳሙኤልም ፡ ፊት ፡ ትንቢት ፡ ተናገረ ፡ ዕራቀቴንም ፡ ወድቆ ፡ በዚያ ፡ ቀን ፡ ኸሉ ፡ በዚያም ፡ ሌሊት ፡ ኸሉ ፡ ተጋደመ ። ስለዚህ ፡— ሳኦል ፡ ደግሞ ፡ ከነቢያት ፡ መካከል ፡ ነውን ፡ ይባላሉ ፡ ነበር ።

_____ መጽሐፈ ፡ ሳሙኤል ፡ ቀዳማዊ ፡ ምዕራፍ ፡ 20 ። _____

ምዕራፍ ፡ 20 ።

1 ፤ ዳዊትም ፡ ከአርማቴም ፡ አገር ፡ ከነዋትዘራማ ፡ ሸሸ ፡ ወደ ፡ የናታንም ፡ መጥቶ ፡— ምን ፡ አደረግኸሁ ፡ እኔንስ ፡ ለመግደል ፡ የሚፈልግ ፡ በአባትኸ ፡ ፊት ፡ ጠማምነቴና ፡ ኅጢአቴ ፡ ምንድር ፡ ነው ፡ ብሎ ፡ ተናገረው ።

2 ፤ የናታንም ፡— ይህንስ ፡ ያርቀው ፡ አትሞትም ፤ እንሆ ፡ አባቴ ፡ አስቀድሞ ፡ ለእኔ ፡ ሳይገልጥ ፡ ትልቅም ፡ ትንሽም ፡ ነገር ፡ ቢኾን ፡ አያደርግም ፤ አባቴስ ፡ ይህን ፡ ነገር ፡ ለምን ፡ ይሰውረኛል ፡ እንዲህ ፡ አይደለም ፡ አለው ።

3 ፤ ዳዊትም ፡— እኔ ፡ በፊትኸ ፡ ሞገስ ፡ እንዳገኘኸሁ ፡ አባትኸ ፡ በእውነት ፡ ያውቃል ፤ ርሱም ፡— የናታን ፡ እንዳይከፋው ፡ አይወቅ ፡ ይላል ፤ ነገር ፡ ግን ፡ ሕያው ፡ እግዚአብሔርን! በሕያው ፡ ነፍስኸም ፡ እምላለኸ! በእኔና ፡ በሞት ፡ መካከል ፡ አንድ ፡ ርምጃ ፡ ያኸል ፡ ቀርቷል ፡ ብሎ ፡ ማለ ።

4 ፤ የናታንም ፡ ዳዊትን ፡— ነፍስኸ ፡ የወደደችውን ፡ ኸሉ ፡ አደርግልኸላለኸሁ ፡ አለው ።

5 ፤ ዳዊትም ፡ የናታንን ፡ አለው ፡— እንሆ ፡ ነገ ፡ መባቻ ፡ ነው ፤ በንጉሥም ፡ አጠገብ ፡ ለምሳ ፡ አልቀመጥም ፤ እስከ ፡

- ሦስተኛው : ቀን : ማታ : ድረስ : በውጭ : በሜዳ : እንደሸሸግ : አሰናብተኝ ::
- 6 ፤ አባትኸም : በፈልገኝ :: ለዘመዶቹ : ሹሉ : በዚያ : በቤተ : ልሔም : የዓመት : መሥዋዕት : አላቸውና : ዳዊት : ወደ : ከተማው : ፈጥኖ : ይኼድ : ዘንድ : አጽንቶ : ለምኖኛል : በለው ::
- 7 ፤ ርሱም :- መልካም : ነው : ቢል : ለእኔ : ለባሪያኸ : ደኅንነት : ይኾናል ፤ ቢቈጣ : ግን : ክፋት : ከርሱ : ዘንድ : በእኔ : ላይ : እንደ : ተቈረጠች : ዕወቅ ::
- 8 ፤ እንግዲህ : የእግዚአብሔርን : ቃል : ኪዳን : ከባሪያኸ : ጋራ : አድርገኻልና : ለባሪያኸ : ቸርነት : አድርግ ፤ በደል : ግን : ቢገኝብኝ : አንተ : ግደለኝ ፤ ለምን : ወደ : አባትኸ : ታደርሰኛለኸ ::
- 9 ፤ የኅታንም :- ይህ : ከአንተ : ይራቅ ፤ ከአባቴ : ዘንድ : ክፋት : በላይኸ : እንደ : ተቈጠረች : ያወቅኸ : እንደ : ኾነ : አልነግርኸምን :: አለ ::
- 10 ፤ ዳዊትም : የኅታንን :- አባትኸ : ስለ : እኔ : ክፉ : ነገር : የነገረኸ : እንደ : ኾን : ማን : ይነግረኛል :: አለው ::
- 11 ፤ የኅታንም : ዳዊትን :- ና : ወደ : ሜዳ : እንወጣ : አለው :: ኹለቱም : ወደ : ሜዳ : ወጡ ::
- 12 ፤ የኅታንም : ዳዊትን : አለው :- የእስራኤል : አምላክ : እግዚአብሔር : ምስክር : ይኹን ፤ ነገ : ወይም : ከነገ : ወዲያ : በዚህ : ጊዜ : አባቴን : መርምሬ ፤ እንሆ : በዳዊት : ላይ : መልካም : ቢያሱብ : ልኬ : እገልጥልኻለኸ ፤
- 13 ፤ አባቴም : ባንተ : ላይ : ክፋት : ማድረግ : ቢወድ : እኔም : ባላስታውቅኸ : በደኅና : ትኼድ : ዘንድ : ባላሰናብትኸ : እግዚአብሔር : በየኅታን : ይህን : ያድርግ : ይህንም : ይጨምር ፤ እግዚአብሔርም : ከአባቴ : ጋራ : እንደ : ነበረ : ከአንተ : ጋራ : ይኹን ::
- 14 ፤ እኔም : እንዳልሞት : በሕይወቴ : ዘመን : የእግዚአብሔርን : ቸርነት : አድርግልኝ ፤
- 15 ፤ ደግሞም : እግዚአብሔር : የዳዊትን : ጠላቶች : ሹሉ : እያንዳንዱ : ከምድር : ባጠፋቸው : ጊዜ : ለዘለዓለም : ቸርነትኸን : ከቤቴ : አታርቀው ::
- 16 ፤ የኅታንም :- እግዚአብሔር : ከዳዊት : ጠላቶች : እጅ : ይፈልገው : ብሎ : ከዳዊት : ቤት : ጋራ : ቃል : ኪዳን : አደረገ ::
- 17 ፤ የኅታንም : ዳዊትን : እንደ : ነፍሱ : ይወድ : ነበርና ፤ እንደ : ገና : ማለለት ::
- 18 ፤ የኅታንም : አለው :- ነገ : መባቻ : ነው ፤ መቀመጫኸም : ባዶ : ኾኖ : ይገኛልና ፤ ትታሰባለኸ ::
- 19 ፤ ሦስት : ቀንም : ያኸል : ቈይ ፤ ከዚህም : በኋላ : ፈጥነኸ : ውረድ ፤ ነገሩም : በተደረገበት : ቀን : ወደተሸሸግኸበት : ስፍራ : ኹድ ፤ በኤዜል : ድንጋይም : አጠገብ : ቈይ ::
- 20 ፤ እኔም : በዐላማ : ላይ : እወረውራለኸ : ብዬ : ሦስት : ፍላጻዎችን : ወደ : አጠገቡ : እወረውራለኸ ::
- 21 ፤ እንሆም :- ኹድ : ፍላጻዎችን : ፈልግ : ብዬ : ብላቴናውን : እልክዋለኸ ፤ ብላቴናውንም :- እንሆ ፤ ፍላጻው : ከአንተ : ወደዚህ : ነው ፤ ይዘኸው : ወደ : እኔ : ና : ያልኹት : እንደ : ኾነ ፤ ሕያው : እግዚአብሔርን! ለአንተ : ደኅንነት : ነውና ፤ ምንም : የለብኸም ::
- 22 ፤ ብላቴናውን : ግን :- እንሆ ፤ ፍላጻው : ከአንተ : ወዲያ : ነው : ያልኹት : እንደ : ኾነ ፤ እግዚአብሔር : አሰናብቶኸልና ፤ መንገድኸን : ኹድ ::
- 23 ፤ አንተና : እኔም : ስለ : ተነጋገርነው ፤ እንሆ ፤ እግዚአብሔር : ለዘለዓለም : በመካከላችን : ምስክር : ነው ::
- 24 ፤ ዳዊትም : በሜዳው : ተሸሸግ ፤ መባቻም : በኾነ : ጊዜ : ንጉሡ : ግብር : ለመብላት : ተቀመጠ ::
- 25 ፤ ንጉሡም : እንደ : ቀድሞው : በግንቡ : አጠገብ : በዙፋኑ : ላይ : ተቀመጠ ፤ የኅታንም : ቆሞ : ነበር ፤ አበኔርም : በሳኦል : አጠገብ : ተቀመጠ ፤ የዳዊትም : ስፍራ : ባዶውን : ነበረ ::
- 26 ፤ ሳኦልም :- አንድ : ነገር : ኾኗል ፤ ንጹሕም : አይደለም ፤ በእውነት : ንጹሕ : አይደለም : ብሎ : ዐስቧልና ፤ በዚያን : ቀን : ምንም : አልተናገረም ::

27 ፤ ከመባቻም ፡ በኪላ ፡ በማግስቱ ፡ በኹለተኛው ፡ ቀን ፡ የዳዊት ፡ ስፍራ ፡ ባዶውን ፡ ነበረ ፤ ሳኦልም ፡ ልጁን ፡ የናታንን ፡- የእሴይ ፡ ልጅ ፡ ትናንትና ፡ ወይም ፡ ዛሬ ፡ ግብር ፡ ሊበላ ፡ ያልመጣ ፡ ስለ ፡ ምን ፡ ነው ፡ አለው ።

28 ፤ የናታንም ፡ ለሳኦል ፡- ዳዊት ፡ ወደ ፡ ቤተ ፡ ልሔም ፡ ይኼድ ፡ ዘንድ ፡ አጽንቶ ፡ ለመነኝ ፤

29 ፤ ርሱም ፡- ዘመዶቹ ፡ በከተማ ፡ ውስጥ ፡ መሥዋዕት ፡ አላቸውና ፡ ወንድሜም ፡ ጠርቶኛልና ፡ እባክኝ ፡ አሰናብተኝ ፤ አኹንም ፡ በዐይኖቻችን ፡ ሞገስ ፡ አግኝቼ ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ ልኪድና ፡ ወንድሞቼን ፡ ልይ ፡ አለ ፤ ስለዚህ ፡ ወደ ፡ ንጉሥ ፡ ሰደቃ ፡ አልመጣም ፡ ብሎ ፡ መለሰለት ።

30 ፤ የሳኦልም ፡ ቀጣ ፡ በየናታን ፡ ላይ ፡ ነደደና ። አንተ ፡ የጠማማ ፡ ሴት ፡ ልጅ ፡ የእሴይን ፡ ልጅ ፡ ለአንተ ፡ ማፈሪያ ፡ ለእናትክም ፡ ጎፍረተ ፡ ሥጋ ፡ ማፈሪያ ፡ እንደ ፡ መረጥክ ፡ እኔ ፡ አላውቅምን ።

31 ፤ የእሴይም ፡ ልጅ ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ በሕይወት ፡ በሚኖርበት ፡ ዘመን ፡ ኹሉ ፡ አንተና ፡ መንግሥትክ ፡ አትጸኑም ፤ አኹንም ፡ የሞት ፡ ልጅ ፡ ነውና ፡ ልክክ ፡ አስመጣልኝ ፡ አለው ።

32 ፤ የናታንም ፡ ለአባቱ ፡ ለሳኦል ። ስለ ፡ ምን ፡ ይሞታል ። ያደረገውስ ፡ ምንድር ፡ ነው ። ብሎ ፡ መለሰለት ።

33 ፤ ሳኦልም ፡ ሊወጋው ፡ ጦሩን ፡ ወረወረበት ፤ የናታንም ፡ አባቱ ፡ ዳዊትን ፡ ፈጽሞ ፡ ሊገድለው ፡ እንደ ፡ ፈቀደ ፡ ዐወቀ ።

34 ፤ አባቱ ፡ ዳዊትን ፡ ስላሳፈረው ፡ የናታን ፡ ስለ ፡ ዳዊት ፡ ዐዘኛልና ፡ እጅግ ፡ ተቈጥቶ ፡ ከሰደቃው ፡ ተነሣ ፡ በመባቻውም ፡ በኹለተኛ ፡ ቀን ፡ ግብር ፡ አልበላም ።

35 ፤ እንዲህም ፡ ኾነ ፤ በነጋው ፡ የናታን ፡ ከዳዊት ፡ ጋራ ፡ ወደተቃጠረበት ፡ ቦታ ፡ ወደ ፡ ሜዳ ፡ ወጣ ፡ ከርሱም ፡ ጋራ ፡ ታናሽ ፡ ብላቴና ፡ ነበረ ።

36 ፤ ብላቴናውንም ፡- ሮጠክ ፡ የምወረውራቸውን ፡ ፍላጻዎች ፡ ፈልግልኝ ፡ አለው ። ብላቴናውም ፡ በሮጠ ፡ ጊዜ ፡ ፍላጻውን ፡ ወደ ፡ ማዶ ፡ ወረወረው ።

37 ፤ ብላቴናውም ፡ የናታን ፡ ፍላጻውን ፡ ወደወረወረበት ፡ ስፍራ ፡ በመጣ ፡ ጊዜ ፡ የናታን ፡- ፍላጻው ፡ ከአንተ ፡ ወዲያ ፡ ነው ፡ ብሎ ፡ ወደ ፡ ብላቴናው ፡ ጮኸ ።

38 ፤ የናታንም ፡ ደግሞ ፡- ቶሎ ፡ ፍጠን ፡ አትቈይ ፡ ብሎ ፡ ወደ ፡ ብላቴናው ፡ ጮኸ ፤ የየናታንም ፡ ብላቴና ፡ ፍላጻዎቹን ፡ ሰብስቦ ፡ ወደ ፡ ጌታው ፡ መጣ ።

39 ፤ የናታንና ፡ ዳዊት ፡ ብቻ ፡ ነገሩን ፡ ያውቁ ፡ ነበር ፡ እንጂ ፡ ብላቴናው ፡ ምንም ፡ አያውቅም ፡ ነበር ።

40 ፤ የናታንም ፡ መሣሪያውን ፡ ለብላቴናው ፡ ሰጥቶ ፡- ወደ ፡ ከተማ ፡ ውሰድ ፡ አለው ።

41 ፤ ብላቴናውም ፡ በኼደ ፡ ጊዜ ፡ ዳዊት ፡ ከስፍራው ፡ በደቡብ ፡ አጠገብ ፡ ተነሣ ፡ በምድርም ፡ ላይ ፡ በግንባሩ ፡ ተደፋ ፡ ሦስት ፡ ጊዜም ፡ ለሰላምታ ፡ ሰገደ ፤ እየተላቀሱም ፡ ርስ ፡ በርሳቸው ፡ ተሳሳሙ ፡ ይልቁንም ፡ ዳዊት ፡ እጅግ ፡ አለቀሰ ።

42 ፤ የናታንም ፡ ዳዊትን ፡- በደኅና ፡ ኼድ ፤ እንሆ ፡ እኛ ፡ ኹለታችን ፡ በእኔና ፡ በአንተ ፡ በዘሬና ፡ በዘርክ ፡ መካከል ፡ ለዘለዓለም ፡ እግዚአብሔር ፡ ይኹን ፡ ብለን ፡ በእግዚአብሔር ፡ ስም ፡ ተማምለናል ፡ አለው ። ዳዊትም ፡ ተነሥቶ ፡ ኼደ ፤ የናታንም ፡ ወደ ፡ ከተማ ፡ ገባ ።

መጽሐፈ ፡ ሳሙኤል ፡ ቀዳማዊ ፡ ምዕራፍ ፡ 21 ።

ምዕራፍ ፡ 21 ።

1 ፤ ዳዊትም ፡ ወደ ፡ ካህኑ ፡ ወደ ፡ አቢሜሌክ ፡ ወደ ፡ ኖብ ፡ መጣ ፤ አቢሜሌክም ፡ እየተንቀጠቀጠ ፡ ዳዊትን ፡ ሊገናኘው ፡ መጣና ፡- ስለ ፡ ምን ፡ አንተ ፡ ብቻክን ፡ ነኝ ። ከአንተስ ፡ ጋራ ፡ ስለ ፡ ምን ፡ ማንም ፡ የለም ። አለው ።

2 ፤ ዳዊትም ፡ ካህኑን ፡ አቢሜሌክን ፡- የተላክክበትን ፡ ነገርና ፡ የሰጠኹክን ፡ ትእዛዝ ፡ ማንም ፡ አይወቅ ፡ ብሎ ፡ ንጉሡ ፡ አንድ ፡ ነገር ፡ አሰኛል ፤ ስለዚህም ፡ ብላቴናዎቹን ፡ እንዲህ ፡ ባለ ፡ ስፍራ ፡ ተውኪቸው ።

3 ፤ አኹንስ ፡ በእጅክ ፡ ምን ፡ አለ ። ዐምስት ፡ እንጀራ ፡ ወይም ፡ የተገኘውን ፡ በእጄ ፡ ስጠኝ ፡ አለው ።

4 ፤ ካህኑም ፡ ለዳዊት ፡ መልሶ ፡- ሹሉ ፡ የሚበላው ፡ እንጀራ ፡ የለኝም ፡ ነገር ፡ ግን ፡ የተቀደሰ ፡ እንጀራ ፡ አለ ፤ ብላቴናዎቹ ፡ ከሴቶቹ ፡ ገጹሐን ፡ እንደ ፡ ሹኑ ፡ ሙብላት ፡ ይቻላል ፡ አለው ።

5 ፤ ዳዊትም ፡ ለካህኑ ፡ መልሶ ፡- በእውነት ፡ ከወጣን ፡ ገጥረን ፡ እኛ ፡ ሰውነታችንን ፡ ከሴቶች ፡ ሦስት ፡ ቀን ፡ ጠብቀናል ፤ የብላቴናዎችም ፡ ዕቃ ፡ የተቀደሰች ፡ ናት ፤ ስለዚህ ፡ ዛሬ ፡ ዕቃቸው ፡ የተቀደሰች ፡ በመኾኗ ፡ እንጀራው ፡ እንደሚበላ ፡ እንጀራ ፡ ይኾናል ፡ አለው ።

6 ፤ ካህኑም ፡ በርሱ ፡ ፋንታ ፡ ትኩስ ፡ እንጀራ ፡ ይደረግ ፡ ዘንድ ፡ ከእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ከተነሣው ፡ ከገጹ ፡ ጎብስት ፡ በቀር ፡ ሌላ ፡ እንጀራ ፡ አልነበረምና ፡ የተቀደሰውን ፡ እንጀራ ፡ ሰጠው ።

7 ፤ በዚያም ፡ ቀን ፡ ከላኦል ፡ ባሪያዎች ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ በዚያ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ተገኝቶ ፡ ነበር ፤ ስሙም ፡ ኤዶማዊው ፡ ዶይቅ ፡ ነበረ ፡ ለላኦልም ፡ የእረኛዎቹ ፡ አለቃ ፡ ነበረ ።

8 ፤ ዳዊትም ፡ አቢሜሌክን ፡- የንጉሥ ፡ ጉዳይ ፡ ስላስቸኩለኝ ፡ ሰይፌንና ፡ መሣሪያዬን ፡ አላመጣኸምና ፡ ባንተ ፡ ዘንድ ፡ ጦር ፡ ወይም ፡ ሰይፍ ፡ አለ ፡ ወይ ፡ አለው ።

9 ፤ ካህኑም ፡- በኤላ ፡ ሸለቆ ፡ የገደልኸው ፡ የፍልስጥኤማዊው ፡ የገልደድ ፡ ሰይፍ ፡ እንሆ ፡ በመገናጸፊያ ፡ ተጠቅሎ ፡ ከዚህ ፡ ከኤፍዱ ፡ በኋላ ፡ አለ ፤ ትወደውም ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ ውሰደው ፤ ሌላ ፡ ከዚህ ፡ የለም ፡ አለ ። ዳዊትም ፡- እንደ ፡ ርሱ ፡ ያለ ፡ የለምና ፡ ርሱን ፡ ሰጠኝ ፡ አለው ።

10 ፤ ዳዊትም ፡ ተነሣ ፡ በዚያም ፡ ቀን ፡ ላኦልን ፡ ፈርቶ ፡ ሸሸ ፡ ወደጌትም ፡ ንጉሥ ፡ ወደ ፡ አንኩስ¹⁴⁰ ፡ ኼደ ።

11 ፤ የአንኩስ ፡ ባሪያዎችም ፡- ይህ ፡ ዳዊት ፡ የአገሩ ፡ ንጉሥ ፡ አይደለምን ፡ ላኦል ፡ ሸሐ ፡ ዳዊትም ፡ እልፍ ፡ ገደለ ፡ ብለው ፡ ሴቶች ፡ በዘፈን ፡ የዘመሩለት ፡ ርሱ ፡ አይደለምን ፡ አሉት ።

12 ፤ ዳዊትም ፡ ይህን ፡ ቃል ፡ በልቡ ፡ አኖረ ፡ የጌትንም ፡ ንጉሥ ፡ አንኩስን ፡ እጅግ ፡ ፈራ ።

13 ፤ በፈታቸውም ፡ አእምሮውን ፡ ለወጠ ፡ በያዙትም ፡ ጊዜ ፡ እንደ ፡ አብድ ፡ ኾነ ፡ በበሩም ፡ መድረክ ፡ ላይ ፡ ተንፈራፈረ ፡ ልጋጉም ፡ በጢሙ ፡ ላይ ፡ ይወርድ ፡ ነበር ።

14 ፤ አንኩስም ፡ ባሪያዎቹን ፡- እንሆ ፡ ይህ ፡ ሰው ፡ አብድ ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ አይታችኋል ፤ ለምን ፡ ወደ ፡ እኔ ፡ አመጣችኸት ፡ በፊቴ ፡ ያብድ ፡ ዘንድ ፡ ይህን ፡ ያመጣችኸት ፡ አብድ ፡ ጠፍቶብኝ ፡ ነውን ፡ እንዲህ ፡ ያለውስ ፡ ወደ ፡ ቤቴ ፡ ይገባልን ፡ አላቸው ።

_____ መጽሐፈ ፡ ሳሙኤል ፡ ቀዳማዊ ፡ ምዕራፍ ፡ 22 ። _____

ምዕራፍ ፡ 22 ።

1 ፤ ዳዊትም ፡ ከዚያ ፡ ተነሣ ፡ ወደዓይላም ፡ ዋሻ ፡ ከብለለ ፤ ወንድሞቹና ፡ የአባቱም ፡ ቤተ ፡ ሰብ ፡ ሹሉ ፡ ይህን ፡ በሰሙ ፡ ጊዜ ፡ ወደ ፡ ርሱ ፡ ወደዚያ ፡ ወረዱ ።

2 ፤ የተጨነቀውም ፡ ሹሉ ፡ ብድርም ፡ ያለበት ፡ ሹሉ ፡ የተከፋም ፡ ሹሉ ፡ ወደ ፡ ርሱ ፡ ተከማቸ ፤ ርሱም ፡ በላያቸው ፡ አለቃ ፡ ኾነ ፤ ከርሱም ፡ ጋራ ፡ አራት ፡ ሙቶ ፡ የሚያክሉ ፡ ሰዎች ፡ ነበሩ ።

3 ፤ ዳዊትም ፡ ከዚያ ፡ በሞዑብ ፡ ምድር ፡ ወዳለቸው ፡ ወደ ፡ ምጽጳ ፡ ኼደ ፤ የሞዑብንም ፡ ንጉሥ ፡- እግዚአብሔር ፡ የሚያደርግልኝን ፡ እስካውቅ ፡ ድረስ ፡ አባቴና ፡ እናቴ ፡ ከአንተ ፡ ጋራ ፡ ይቀመጡ ፡ ዘንድ ፡ እለምንኻለኸኑ ፡ አለው ።

4 ፤ በሞዑብም ፡ ንጉሥ ፡ ፊት ፡ አመጣቸው ፤ ዳዊትም ፡ በዐምባ ፡ ውስጥ ፡ በነበረበት ፡ ወራት ፡ ሹሉ ፡ በርሱ ፡ ዘንድ ፡ ተቀመጡ ።

5 ፤ ነቢዩ ፡ ጋድም ፡ ዳዊትን ፡- ተነሥተኸ ፡ ወደይሁዳ ፡ ምድር ፡ ኼድ ፡ እንጂ ፡ በዐምባው ፡ ውስጥ ፡ አትቀመጥ ፡ አለው ፤ ዳዊትም ፡ ተነሥቶ ፡ ወደሔሬት ፡ ዱር ፡ መጣ ።

6 ፤ ላኦልም ፡ ዳዊትና ፡ ከርሱ ፡ ጋራ ፡ የነበሩት ፡ እንደ ፡ ተገለጡ ፡ ሰማ ። ላኦልም ፡ በጊብዓ ፡ በዐጣጥ ፡ ዛፍ ፡ በታች ፡ በከብረብታው ፡ ላይ ፡ ተቀምጦ ፡ በእጁም ፡ ጦር ፡ ይዞ ፡ ነበር ፤ ባሪያዎቹም ፡ ሹሉ ፡ በአጠገቡ ፡ ቆመው ፡ ነበር ።

140 ዕብ. ፡ አኪሽ ።

7 ፤ ሳኦልም ፡ በአጠገቡ ፡ የቆሙትን ፡ ባሪያዎቹን ፡- ብንያማውያን ፡ ሆይ ፡ እንግዲህ ፡ ስሙ ፤ በእውኑ ፡ የእሴይ ፡ ልጅ ፡ ፅርሻና ፡ የወይን ፡ ቦታ ፡ ለኹላቸኹ ፡ ይሰጣችኋልን ። ኹላቸኹንስ ፡ ሻለቃዎችና ፡ የመቶ ፡ አለቃዎች ፡ ያደርጋችኋልን ።

8 ፤ ኹላቸኹ ፡ በላዬ ፡ ዶልታችኹ ፡ ተነሣችኹብኝ ፤ ልጄ ፡ ከእሴይ ፡ ልጅ ፡ ጋራ ፡ ሲማማል ፡ ምንም ፡ አይገልጥልኝም ፤ ከእናንተም ፡ አንድ ፡ ለእኔ ፡ የሚያዝን ፡ የለም ፡ ዛሬም ፡ እንደኾነው ፡ ኹሉ ፡ ልጄ ፡ ባሪያዬን ፡ እንዲዶልት ፡ ሲያስነሣብኝ ፡ ማንም ፡ አላስታወቀኝም ፡ አላቸው ።

9 ፤ በሳኦልም ፡ ባሪያዎች ፡ አጠገብ ፡ የቆመው ፡ ኤዶማዊው ፡ ዶይቅ ፡ መልሶ ፡- የእሴይ ፡ ልጅ ፡ ወደ ፡ ኖብ ፡ ወደአኪጦብ ፡ ልጅ ፡ ወደ ፡ አቢሜሌክ ፡ ሲመጣ ፡ አይቼዋለኹ ።

10 ፤ እግዚአብሔርንም ፡ ጠየቀለት ፡ ሥንቅንም ፡ ሰጠው ፡ የፍልስጥኤማዊውንም ፡ የጎልያድን ፡ ሰይፍ ፡ ሰጠው ፡ አለ ።

11 ፤ ንጉሡም ፡ የአኪጦብን ፡ ልጅ ፡ ካህኑን ፡ አቢሜሌክን ፡ በኖብም ፡ ያሉትን ፡ ካህናት ፡ የአባቱን ፡ ቤት ፡ ኹሉ ፡ ልኮ ፡ አስጠራቸው ፤ ኹላቸውም ፡ ወደ ፡ ንጉሡ ፡ መጡ ።

12 ፤ ሳኦልም ፡- የአኪጦብ ፡ ልጅ ፡ ሆይ ፡ እንግዲህ ፡ ሰማ ፡ አለ ፤ ርሱም ፡- እንሆኝ ፡ ጌታዬ ፡ ሆይ ፡ ብሎ ፡ መለሰ ።

13 ፤ ሳኦልም ፡- አንተና ፡ የእሴይ ፡ ልጅ ፡ ለምን ፡ ዶልታችኹብኝ ። እንጀራና ፡ ሰይፍ ፡ ሰጠኸው ፡ ዛሬም ፡ እንደ ፡ ትውልድ ፡ ጠላት ፡ ኾኖ ፡ ይነሣብኝ ፡ ዘንድ ፡ እግዚአብሔርን ፡ ስለ ፡ ርሱ ፡ ጠየቅኸለት ፡ አለው ።

14 ፤ አቢሜሌክም ፡ መልሶ ፡ ንጉሡን ፡- ከባሪያዎችክ ፡ ኹሉ ፡ የታመነ ፡ ለንጉሥም ፡ ዐማች ፡ የኾነ ፡ በትእዛዝክ ፡ የሚኸድ ፡ በቤትክም ፡ የከበረ ፡ እንደ ፡ ዳዊት ፡ ያለ ፡ ማን ፡ ነው ።

15 ፤ በእውኑ ፡ ስለ ፡ ርሱ ፡ እግዚአብሔርን ፡ እጠይቅ ፡ ዘንድ ፡ ዛሬ ፡ ዠመርኸኩን ። ይህ ፡ ከእኔ ፡ ይራቅ ፤ እኔ ፡ ባሪያኸ ፡ ይህን ፡ ኹሉ ፡ እጅግ ፡ ወይም ፡ ጥቂት ፡ ቢኾን ፡ አላውቅምና ፡ ንጉሡ ፡ እንደዚህ ፡ ያለውን ፡ ነገር ፡ በእኔ ፡ በባሪያውና ፡ በአባቴ ፡ ቤት ፡ ኹሉ ፡ ላይ ፡ አያኑር ፡ አለ ።

16 ፤ ንጉሡም ፡- አቢሜሌክ ፡ ሆይ ፡ አንተና ፡ የአባትክ ፡ ቤት ፡ ኹሉ ፡ ፈጽማችኹ ፡ ትሞታላችኹ ፡ አለ ።

17 ፤ ንጉሡም ፡ በዙሪያው ፡ የቆሙትን ፡ እግረኛዎች ፡- የእግዚአብሔር ፡ ካህናት ፡ እጅ ፡ ከዳዊት ፡ ጋራ ፡ ነውና ፡ ኩብለላውንም ፡ ሲያውቁ ፡ በገሮዬ ፡ አልገለጡምና ፡ ዞራችኹ ፡ ግደሏቸው ፡ አላቸው ። የንጉሡ ፡ ባሪያዎች ፡ ግን ፡ እጃቸውን ፡ በእግዚአብሔር ፡ ካህናት ፡ ላይ ፡ ይዘረጉ ፡ ዘንድ ፡ እንቢ ፡ አሉ ።

18 ፤ ንጉሡም ፡ ዶይቅን ፡- አንተ ፡ ዞረኸ ፡ በካህናቱ ፡ ላይ ፡ ውደቅባቸው ፡ አለው ። ኤዶማዊውም ፡ ዶይቅ ፡ ዞሮ ፡ በካህናቱ ፡ ላይ ፡ ወደቀ ፡ በዚያም ፡ ቀን ፡ የበፍታ ፡ ኤፉድ ፡ የለበሱትን ፡ ሰማንያ ፡ ዐምስት ፡ ሰዎች ፡ ገደለ ።

19 ፤ የካህናቱም ፡ ከተማ ፡ ኖብን ፡ በሰይፍ ፡ ስለት ፡ መታ ፤ ወንዶችንና ፡ ሴቶችንም ፡ ብላቴናዎችንና ፡ ጡት ፡ የሚጠቡትን ፡ በሬዎችንና ፡ አህያዎችንም ፡ በጎችንም ፡ በሰይፍ ፡ ስለት ፡ ገደለ ።

20 ፤ ከአኪጦብም ፡ ልጅ ፡ ከአቢሜሌክ ፡ ልጆች ፡ ስሙ ፡ አብያታር¹⁴¹ ፡ የሚባል ፡ አንዱ ፡ ልጅ ፡ አምልጦ ፡ ወደ ፡ ዳዊት ፡ ሸሸ ።

21 ፤ አብያታርም ፡ ሳኦል ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ካህናት ፡ እንደ ፡ ፈጅ ፡ ለዳዊት ፡ ነገረው ።

22 ፤ ዳዊት ፡ አብያታርን ፡- ኤዶማዊው ፡ ዶይቅ ፡ በዚያ ፡ መኖሩን ፡ ባየኹ ፡ ጊዜ ፡- ለሳኦል ፡ በርግጥ ፡ ይነግራል ፡ ብዬ ፡ በዚያው ፡ ቀን ፡ ዐውቁዋለኹ ፤ ለአባትክ ፡ ቤት ፡ ነፍስ ፡ ኹሉ ፡ የጥፋታቸው ፡ ምክንያት ፡ እኔ ፡ ነኝ ።

23 ፤ ነፍሴን ፡ የሚፈልግ ፡ የአንተን ፡ ነፍስ ፡ ይፈልጋልና ፡ ከእኔም ፡ ጋራ ፡ ተጠብቀክ ፡ ትኖራለክና ፡ በእኔ ፡ ዘንድ ፡ ተቀመጥ ፡ አትፍራ ፡ አለው ።

_____ መጽሐፈ ፡ ሳሙኤል ፡ ቀዳማዊ ፡ ምዕራፍ ፡ 23 ። _____

ምዕራፍ ፡ 23 ።

1 ፤ ለዳዊትም ፡- እንሆ ፡ ፍልስጥኤማውያን ፡ ቅዱላን ፡ ይወጋሉ ፡ ዐውድማውንም ፡ ይዘርፋሉ ፡ የሚል ፡ ወሬ ፡ ደረሰው ።

141 ፅብ ፡ አብያታር ፡ (አባ ፡ ተረፍ ፡ የትርፍ ፡ አባት) ።

- 2 ፤ ዳዊትም ፡- ልኪድን ፡ እነዚህን ፡ ፍልስጥኤማውያን ፡ ልምታን ፡ ብሎ ፡ እግዚአብሔርን ፡ ጠየቀ ፤ እግዚአብሔርም ፡ ዳዊትን ፡- ኺድ ፡ ፍልስጥኤማውያንን ፡ ምታ ፡ ቅዲላንም ፡ አድን ፡ አለው ።
- 3 ፤ የዳዊትም ፡ ሰዎች ፡- እንሆ ፡ በዚህ ፡ በይሁዳ ፡ መቀመጥ ፡ እንፈራለን ፡ ይልቁን ፡ በፍልስጥኤማውያን ፡ ጭፍራዎች ፡ ላይ ፡ ወደ ፡ ቅዲላ ፡ ብንኼድ ፡ እንዴት ፡ ነው ፡ አሉት ።
- 4 ፤ ዳዊትም ፡ ደግሞ ፡ እግዚአብሔርን ፡ ጠየቀ ፤ እግዚአብሔርም ፡ መልሶ ፡- ፍልስጥኤማውያንን ፡ በእጅኸ ፡ አሳልፌ ፡ እሰጣለኸና ፡ ተነሥተኸ ፡ ወደ ፡ ቅዲላ ፡ ውረድ ፡ አለው ።
- 5 ፤ ዳዊትና ፡ ሰዎቹም ፡ ወደ ፡ ቅዲላ ፡ ኼዱ ፡ ከፍልስጥኤማውያንም ፡ ጋራ ፡ ተዋጉ ፤ እንሰላዎቻቸውንም ፡ ማረኩ ፡ በታላቅም ፡ አገዳደል ፡ ገደሏቸው ። ዳዊትም ፡ በቅዲላ ፡ የሚኖሩትን ፡ አዳነ ።
- 6 ፤ እንዲሁም ፡ ኾነ ፤ የአቢሜሌክ ፡ ልጅ ፡ አብያታር ፡ ወደ ፡ ዳዊት ፡ ወደ ፡ ቅዲላ ፡ በከብለለ ፡ ጊዜ ፡ ኤፍዱን ፡ ይዞ ፡ ወርዶ ፡ ነበር ።
- 7 ፤ ሳኦልም ፡ ዳዊት ፡ ወደ ፡ ቅዲላ ፡ እንደ ፡ መጣ ፡ ሰማ ፤ ሳኦልም ፡- መዝጊያና ፡ መወርወሪያ ፡ ወዳለባት ፡ ከተማ ፡ ገብቶ ፡ ተገኝቷልና ፡ እግዚአብሔር ፡ በእጄ ፡ አሳልፎ ፡ ሰጥቶታል ፡ አለ ።
- 8 ፤ ሳኦልም ፡ ወደ ፡ ቅዲላ ፡ ወርደው ፡ ይዋጉ ፡ ዘንድ ፡ ዳዊትንና ፡ ሰዎቹንም ፡ ይከቡ ፡ ዘንድ ፡ ሕዝቡን ፡ ኸሉ ፡ አዘዘ ።
- 9 ፤ ዳዊትም ፡ ሳኦል ፡ ክፉን ፡ እንዳሰበበት ፡ ዐወቀ ፤ ካሁን ፡ አብያታርንም ፡- ኤፍዱን ፡ ወደዚህ ፡ አምጣ ፡ አለው ።
- 10 ፤ ዳዊትም ፡- የእስራኤል ፡ አምላክ ፡ አቤቱ ፡ በእኔ ፡ ምክንያት ፡ ከተማዬቱን ፡ ያጠፋ ፡ ዘንድ ፡ ሳኦል ፡ ወደ ፡ ቅዲላ ፡ ሊመጣ ፡ እንደሚፈልግ ፡ እኔ ፡ ባሪያኸ ፡ ፈጽሜ ፡ ሰምቻለኸ ።
- 11 ፤ የቅዲላ ፡ ሰዎች ፡ በእጁ ፡ አሳልፈው ፡ ይሰጡኛልን ፡ ባሪያኸስ ፡ እንደ ፡ ሰማ ፡ ሳኦል ፡ በእውኑ ፡ ይወርዳልን ፡ የእስራኤል ፡ አምላክ ፡ አቤቱ ፡ እንድትነግረኝ ፡ እለምንኻለኸ ፡ አለ ። እግዚአብሔርም ፡- ይወርዳል ፡ አለ ።
- 12 ፤ ዳዊትም ፡- የቅዲላ ፡ ሰዎች ፡ እኔንና ፡ ሰዎቼን ፡ በሳኦል ፡ እጅ ፡ አሳልፈው ፡ ይሰጡናልን ፡ አለ ። እግዚአብሔርም ፡- አሳልፈው ፡ ይሰጧችኋል ፡ ብሎ ፡ ተናገረ ።
- 13 ፤ ዳዊትና ፡ ሰዶስት ፡ መቶ ፡ የሚኾኑ ፡ ሰዎችም ፡ ተነሥተው ፡ ከቅዲላ ፡ ወጡ ፡ መኼድም ፡ ወደሚችሉበት ፡ ኼዱ ። ሳኦልም ፡ ዳዊት ፡ ከቅዲላ ፡ እንደ ፡ ሸሸ ፡ ሰማ ፤ ስለዚህም ፡ ከመውጣት ፡ ቀረ ።
- 14 ፤ ዳዊትም ፡ በምድረ ፡ በዳ ፡ በዐምባ ፡ ውስጥ ፡ ይኖር ፡ ነበር ፡ ከዚያ ፡ ምድረ ፡ በዳም ፡ ባለው ፡ በተራራማው ፡ አገር ፡ ተቀመጠ ፤ ሳኦልም ፡ ኸል ፡ ጊዜ ፡ ይፈልገው ፡ ነበር ፡ እግዚአብሔር ፡ ግን ፡ በእጁ ፡ አሳልፎ ፡ አልሰጠውም ።
- 15 ፤ ዳዊትም ፡ ሳኦል ፡ ነፍሱን ፡ ሊፈልግ ፡ እንደ ፡ ወጣ ፡ አየ ፤ ዳዊትም ፡ በዚያ ፡ ምድረ ፡ በዳ ፡ በጥሻው ፡ ውስጥ ፡ ይኖር ፡ ነበር ።
- 16 ፤ የሳኦልም ፡ ልጅ ፡ ዮናታን ፡ ተነሥቶ ፡ ወደ ፡ ዳዊት ፡ ወደ ፡ ጥሻው ፡ ስጥ ፡ ኼደ ፤ እጁንም ፡ በእግዚአብሔር ፡ አጽንቶ ፡-
- 17 ፤ የአባቴ ፡ የሳኦል ፡ እጅ ፡ አታገኝኸምና ፡ አትፍራ ፤ አንተም ፡ በእስራኤል ፡ ላይ ፡ ንጉሥ ፡ ትኾናለኸ ፡ እኔም ፡ ከአንተ ፡ በታች ፡ ኸለተኛ ፡ እኾናለኸ ፤ ይህን ፡ ደግሞ ፡ አባቴ ፡ ሳኦል ፡ ያውቃል ፡ አለው ።
- 18 ፤ ኸለተም ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ቃል ፡ ኪዳን ፡ አደረጉ ፤ ዳዊትም ፡ በጥሻው ፡ ውስጥ ፡ ተቀመጠ ፡ ዮናታንም ፡ ወደ ፡ ቤቱ ፡ ኼደ ።
- 19 ፤ የዚያ ፡ ሰዎችም ፡ ወደ ፡ ሳኦል ፡ ወደ ፡ ጊብዓ ፡ መጥተው ፡- እንሆ ፡ ዳዊት ፡ በየሴምን ፡ ደቡብ ፡ በኩል ፡ በኤኬላ ፡ ከራብታ ፡ ላይ ፡ በጥሻ ፡ ውስጥ ፡ ባሉት ፡ ዐምባዎች ፡ በእኛ ፡ ዘንድ ፡ ተሸሸገ ፡ የለምን ።
- 20 ፤ አኸንም ፡ ንጉሥ ፡ ሆይ ፡ ትወርድ ፡ ዘንድ ፡ ነፍስኸ ፡ እንደ ፡ ወደደኛ ፡ ውረድ ፤ በንጉሡም ፡ እጅ ፡ ርሱን ፡ አሳልፎ ፡ ለመስጠት ፡ እኛ ፡ አለን ፡ አሉት ።
- 21 ፤ ሳኦልም ፡ አለ ፡- እናንተ ፡ ስለ ፡ እኔ ፡ ዐዝናችኋልና ፡ ከእግዚአብሔር ፡ ዘንድ ፡ የተባረካችኸ ፡ ኸኑ ፤
- 22 ፤ አኸንም ፡ ደግሞ ፡ ኼዱ ፤ ርሱም ፡ እጅግ ፡ ተንከብሮኛ ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ ሰምቻለኸና ፡ አጥብቃችኸ ፡

ፈልጉት ፡ እግሩም ፡ የሚኼድበትን ፡ ስፍራ ፡ እየና ፡ ዕውቁ ፡ በዚያ ፡ ያየውንም ፡ ሰው ፡ አግኙ ።

23 ፤ ርሱ ፡ የሚደበቅበትንና ፡ የሚሸሸግበትን ፡ ስፍራ ፡ እየና ፡ ዕውቁ ፡ በርግጥም ፡ ወደ ፡ እኔ ፡ ተመለሱ ፡ እኔም ፡ ከእናንተ ፡ ጋራ ፡ እኼዳለኹ ፤ በምድርም ፡ ውስጥ ፡ ቢሸሸግ ፡ በይሁዳ ፡ አእላፋት ፡ ሹሉ ፡ መካከል ፡ እፈልገዋለኹ ።

24 ፤ እነዚያም ፡ ተነሥተው ፡ ከሳኦል ፡ በፊት ፡ ወደ ፡ ዚፍ ፡ ኹዱ ፤ ዳዊትና ፡ ሰዎቹ ፡ ግን ፡ በየሴምን ፡ ደቡብ ፡ በኩል ፡ በዐረባ ፡ በማያን ፡ ምድረ ፡ በዳ ፡ ነበሩ ።

25 ፤ ሳኦልና ፡ ሰዎቹም ፡ ሊፈልጉት ፡ ኹዱ ፤ ዳዊትም ፡ በሰማ ፡ ጊዜ ፡ ወደ ፡ አለቱ ፡ ወርዶ ፡ በማያን ፡ ምድረ ፡ በዳ ፡ ተቀመጠ ፤ ሳኦልም ፡ ያንን ፡ በሰማ ፡ ጊዜ ፡ ዳዊትን ፡ በማያን ፡ ምድረ ፡ በዳ ፡ አሳደደው ።

26 ፤ ሳኦልም ፡ በተራራው ፡ ባንድ ፡ ወገን ፡ ኹደ ፡ ዳዊትና ፡ ሰዎቹም ፡ በተራራው ፡ በሌላው ፡ ወገን ፡ ኹዱ ። ሳኦልና ፡ ሰዎቹም ፡ ዳዊትንና ፡ ሰዎቹን ፡ ለመያዝ ፡ ከሰዎቹው ፡ ነበርና ፡ ዳዊት ፡ ከሳኦል ፡ ፊት ፡ ያመልጥ ፡ ዘንድ ፡ ፈጠነ ።

27 ፤ ወደ ፡ ሳኦልም ፡ መልእክተኛ ፡ መጥቶ ፡- ፍልስጥኤማውያን ፡ አገሩን ፡ ወረውታልና ፡ ፈጥነኝ ፡ ና ፡ አለው ።

28 ፤ ሳኦልም ፡ ዳዊትን ፡ ማሳደድ ፡ ትቶ ፡ ተመለሰ ፡ ከፍልስጥኤማውያንም ፡ ጋራ ፡ ሊዋጋ ፡ ኹደ ። ስለዚህ ፡ የዚህ ፡ ስፍራ ፡ ስም ፡ የማምለጥ ፡ አለት ፡ ተባለ ።

29 ፤ ዳዊትም ፡ ከዚያ ፡ ወጥቶ ፡ በዐይንጋዲ ፡ ዐምባዎች ፡ ተቀመጠ ።

_____ መጽሐፈ ፡ ሳሙኤል ፡ ቀዳማዊ ፡ ምዕራፍ ፡ 24 ። _____

ምዕራፍ ፡ 24 ።

1 ፤ እንዲህም ፡ ኾነ ፤ ሳኦል ፡ ፍልስጥኤማውያንን ፡ ከማሳደድ ፡ ከተመለሰ ፡ በኋላ ፡- እንሆ ፡ ዳዊት ፡ በዐይንጋዲ ፡ ምድረ ፡ በዳ ፡ አለ ፡ የሚል ፡ ወሬ ፡ ደረሰለት ።

2 ፤ ሳኦልም ፡ ከእስራኤል ፡ ሹሉ ፡ የተመረጡትን ፡ ሦስት ፡ ሺሕ ፡ ሰዎች ፡ ወሰደ ፡ ዳዊትንና ፡ ሰዎቹንም ፡ ለመፈለግ ፡ የበረሐ ፡ ፍየሎች ፡ ወደነበሩባቸው ፡ አለቶች ፡ ኹደ ።

3 ፤ በመንገድም ፡ አጠገብ ፡ ወዳሉት ፡ የበጎች ፡ ማደሪያዎች ፡ መጣ ፡ በዚያም ፡ ዋሻ ፡ ነበረ ፤ ሳኦልም ፡ ወገቡን ፡ ይምክር ፡ ዘንድ ፡ ከዚያ ፡ ገባ ፤ ዳዊትና ፡ ሰዎቹም ፡ ከዋሻው ፡ በውስጠኛው ፡ ቦታ ፡ ተቀምጠው ፡ ነበር ።

4 ፤ የዳዊትም ፡ ሰዎች ፡- እንሆ ፡ ጠላትኝን ፡ በእጅኝ ፡ አሳልፌ ፡ እሰጠዋለኹ ፡ በዐይንኝም ፡ ደስ ፡ የሚያሠኝኝን ፡ ታደርግበታለኝ ፡ ብሎ ፡ እግዚአብሔር ፡ የነገረኝ ፡ ቀን ፡ እንሆ ፡ ዛሬ ፡ ነው ፡ አሉት ። ዳዊትም ፡ ተነሥቶ ፡ የሳኦልን ፡ መገናጸፊያ ፡ ዘርፍ ፡ በቀስታ ፡ ቈረጠ ።

5 ፤ ከዚያም ፡ በኋላ ፡ እንዲህ ፡ ኾነ ፤ የሳኦልን ፡ የልብሱን ፡ ዘርፍ ፡ ስለ ፡ ቈረጠ ፡ የዳዊት ፡ ልብ ፡ በሐዘን ፡ ተመታ ።

6 ፤ ሰዎቹንም ፡- እግዚአብሔር ፡ የቀባው ፡ ነውና ፡ እግዚአብሔር ፡ በቀባው ፡ በጌታዬ ፡ ላይ ፡ እንዲህ ፡ ያለውን ፡ ነገር ፡ አደርግ ፡ ዘንድ ፡ እጄንም ፡ እጥልበት ፡ ዘንድ ፡ እግዚአብሔር ፡ ከእኔ ፡ ያርቀው ፡ አላቸው ።

7 ፤ ዳዊትም ፡ በዚህ ፡ ቃል ፡ ሰዎቹን ፡ ከለከላቸው ፡ በሳኦልም ፡ ላይ ፡ ይነሡ ፡ ዘንድ ፡ አልተዋቸውም ፤ ሳኦልም ፡ ከዋሻው ፡ ተነሥቶ ፡ መንገዱን ፡ ኹደ ።

8 ፤ ከርሱም ፡ በኋላ ፡ ዳዊት ፡ ደግሞ ፡ ተነሣ ፡ ከዋሻውም ፡ ወጣ ፡ ከሳኦልም ፡ በኋላ ፡- ጌታዬ ፡ ንጉሥ ፡ ሆይ ፡ ብሎ ፡ ጮኸ ፤ ሳኦልም ፡ ወደ ፡ ኋላው ፡ ተመለከተ ፡ ዳዊትም ፡ ወደ ፡ ምድር ፡ ተገብሶ ፡ እጅ ፡ ነሣ ።

9 ፤ ዳዊትም ፡ ሳኦልን ፡ አለው ፡- እንሆ ፡ ዳዊት ፡ ክፉ ፡ ነገር ፡ ይሻብኻል ፡ የሚሉኝን ፡ ሰዎች ፡ ቃል ፡ ለምን ፡ ትሰማለኝ ።

10 ፤ እንሆ ፡ ዛሬ ፡ በዋሻው ፡ ውስጥ ፡ እግዚአብሔር ፡ በእጄ ፡ አሳልፎ ፡ እንደ ፡ ሰጠኝ ፡ ዐይንኝ ፡ አይታለኝ ፤ አንተንም ፡ እንድገድልኝ ፡ ሰዎች ፡ ተናገሩኝ ፤ እኔ ፡ ግን ፡- በእግዚአብሔር ፡ የተቀባ ፡ ነውና ፡ እጄን ፡ በጌታዬ ፡ ላይ ፡ አልዘረጋም ፡ ብዬ ፡ ራራኹልኝ ።

11 ፤ ደግሞም ፡ አባቴ ፡ ሆይ ፡ የልብስኝ ፡ ዘርፍ ፡ በእጄ ፡ እንዳለ ፡ ተመልክተኝ ፡ ዕውቅ ፤ የልብስኝንም ፡ ዘርፍ ፡ በቈረጥኹ ፡ ጊዜ ፡ አልገደልኹኝም ፤ ስለዚህም ፡ በእጄ ፡ ክፋትና ፡ በደል ፡ እንደሌለ ፡ አንተም ፡ ነፍሴን ፡ ልትወስድ ፡

ምንም : ብታሳድደኝ : እንዳልበደልኸኝ : ተመልክተኸኝ : ዕወቅ ::

12 ፤ እግዚአብሔር : በእኔና : በአንተ : መካከል : ይፍረድ ፥ እግዚአብሔርም : አንተን : ይበቀልልኝ ፤ እጄ : ግን : ባንተ : ላይ : አትኾንም ::

13 ፤ በጥንት : ምሳሌ :- ከኅጢአተኛዎች : ኅጢአት : ይወጣል : እንደ : ተባለ ፤ እጄ : ግን : ባንተ : ላይ : አትኾንም ::

14 ፤ የእስራኤል : ንጉሥ : ማንን : ለማሳደድ : መጥቷል ። አንተስ : ማንን : ታሳድዳለኸኝ ። የሞተ : ውሻን : ወይስ : ቀንጫን : ታሳድዳለኸኝ ።

15 ፤ እንግዲህ : እግዚአብሔር : ዳኛ : ይኹን ፥ በእኔና : በአንተም : መካከል : ይፍረድ ፥ አይቶም : ይሟገትልኝ ፥ ከእጅኸም : ያደኅኝ ::

16 ፤ እንዲህም : ኾነ ፤ ዳዊት : ይህን : ቃል : ለሳኦል : መናገር : በፈጸመ : ጊዜ ፥ ሳኦል :- ልጄ : ሆይ : ዳዊት ፥ ይህ : ድምፅኸኝ : ነውን ። አለ ፤ ሳኦልም : ድምፁን : ከፍ : አድርጎ : አለቀሰ ::

17 ፤ ዳዊትን : አለው :- እኔ : ክፉ : በመለስኸልኸኝ : ፋንታ : በጎ : መልሰኸልኸኛልና ፥ አንተ : ከእኔ : ይልቅ : ጻድቅ : ነኸ ::

18 ፤ እግዚአብሔርም : በእጅኸኝ : አሳልፎ : ሰጥቶኝ : ሳለ : አልገደልኸኝምና ፥ ለእኔ : መልካም : እንዳደረግኸልኝ ፥ አንተ : ዛሬ : አሳዩኸኝ ::

19 ፤ ጠላቱን : አግኝቶ : በመልካም : መንገድ : ሸኝቶ : የሚሰድ : ማን : ነው ። ስለዚህ : ለእኔ : ስላደረግኸው : ቸርነት : እግዚአብሔር : ይመልስልኸኝ ::

20 ፤ አኹንም ፥ እንሆ ፥ አንተ : በርግጥ : ንጉሥ : እንድትኾን : የእስራኤልም : መንግሥት : በእጅኸኝ : እንድትጸና : እኔ : ዐውቃለኸኝ ::

21 ፤ አኹን : እንግዲህ : ከእኔ : በኋላ : ዘሬን : እንዳትቈርጥ : ከአባቴም : ቤት : ስሜን : እንዳታጠፋው : በእግዚአብሔር : ማልልኝ ::

22 ፤ ዳዊትም : ለሳኦል : ማለለት ፤ ሳኦልም : ወደ : ቤቱ : ኼደ ፥ ዳዊትና : ሰዎቹም : ወደ : ዐምባው : ወጡ ::

መጽሐፈ : ሳሙኤል : ቀዳማዊ ፥ ምዕራፍ : 25 ::

ምዕራፍ : 25 ::

1 ፤ ሳሙኤልም : ሞተ ፤ እስራኤልም : ኸሉ : ተሰብስበው : አለቀሱለት ፥ በአርማቴምም : በቤቱ : ቀበሩት :: ዳዊትም : ተነሥቶ : ወደፋራን : ምድረ : በዳ : ወረደ ::

2 ፤ በማያንም : የተቀመጠ : አንድ : ሰው : ነበረ ፥ ከብቱም : በቀርሜሎስ : ነበረ ፤ እጅግም : ታላቅ : ሰው : ነበረ ፥ ለርሱም : ሦስት : ሺሕ : በጎችና : አንድ : ሺሕ : ፍየሎች : ነበሩት ፤ በቀርሜሎስም : በጎቹን : ይሸልት : ነበር ::

3 ፤ የሰውየውም : ስም : ናባል ፥ የሚስቱም : ስም : አቢግያ¹⁴² : ነበረ ፤ የሴቲቱም : አእምሮ : ታላቅ ፥ መልካም : የተዋበ : ነበረ ፤ ሰውየው : ግን : ባለጌ : ነበረ ፥ ግብሩም : ክፉ : ነበረ ፤ ከካሌብም : ወገን : ነበረ ::

4 ፤ ዳዊትም : በምድረ : በዳ : ሳለ :- ናባል : በጎቹን : ይሸልታል : የሚል : ወሬ : ሰማ ::

5 ፤ ዳዊትም : ዐሥር : ጉልማሳዎች : ላከ : ለጉልማሳዎችም : አለ :- ወደ : ቀርሜሎስ : ወጥታችኸኝ : ወደ : ናባል : ኸዱ ፥ በስሜም : ስለ : ሰላም : ጠይቁት ፤

6 ፤ እንዲህም : በሉት :- በደኅንነት : ኑር ፥ ለአንተና : ለቤትኸም : ለአንተም : ላሉት : ኸሉ : ሰላም : ይኹን ::

7 ፤ አኹንም : በጎችኸን : እንድትሸልት : ሰምቻለኸኝ ፤ እረኛዎችኸም : ከእኛ : ጋራ : ነበሩ ፥ ከቶ : አልበደልናቸውም ፤ በቀርሜሎስም : በተቀመጡበት : ዘመን : ኸሉ : ከመንጋው : አንዳች : አልጎደለባቸውም ::

8 ፤ ጉልማሳዎችኸን : ጠይቃቸው ፥ እነርሱም : ይነግሩኸል ፤ አኹንም : እንግዲህ : በመልካም : ቀን :

142 ዕብ. ፥ አቢጋይል ::

መጥተንብኻልና ፡ ጉልማሳዎች ፡ በፊትክ ፡ ሞገስ ፡ ያግኙ ፤ በእጅኸም ፡ ከተገኘው ፡ ለባሪያዎችኸና ፡ ለልጅኸ ፡ ለዳዊት ፡ እባክኸ ፡ ስጥ ።

9 ፤ የዳዊትም ፡ ጉልማሳዎች ፡ መጡ ፡ ይህንም ፡ ቃል ፡ ኸሉ ፡ በዳዊት ፡ ስም ፡ ለናባል ፡ ነግረው ፡ ዝም ፡ አሉ ።

10 ፤ ናባልም ፡ ለዳዊት ፡ ባሪያዎች ። ዳዊት ፡ ማን ፡ ነው ፡ የእሴይስ ፡ ልጅ ፡ ማን ፡ ነው ፡ እያንዳንዳቸው ፡ ከጌታዎቻቸው ፡ የከብሉሉ ፡ ባሪያዎች ፡ ዛሬ ፡ ብዙዎች ፡ ናቸው ።

11 ፤ እንጀራዬንና ፡ የወይን ፡ ጠጂን ፡ ለሸላቸዬም ፡ ያረድኸትን ፡ ሥጋ ፡ ወስጄ ፡ ከወዴት ፡ እንደ ፡ ኾኑ ፡ ለማላውቃቸው ፡ ሰዎች ፡ እሰጣለኸን ፡ ብሎ ፡ መለሰላቸው ።

12 ፤ የዳዊትም ፡ ጉልማሳዎች ፡ ዘረው ፡ በመጡበት ፡ መንገድ ፡ ተመለሱ ፡ መጥተውም ፡ ይህን ፡ ነገር ፡ ኸሉ ፡ ለዳዊት ፡ ነገሩት ።

13 ፤ ዳዊትም ፡ ሰዎቹን ፡— ኸላችኸ ፡ ሰይፋችኸን ፡ ታጠቁ ፡ አላቸው ። ኸሉም ፡ ሰይፋቸውን ፡ ታጠቁ ፡ ዳዊትም ፡ ሰይፍን ፡ ታጠቀ ፤ አራት ፡ መቶ ፡ ሰዎችም ፡ ዳዊትን ፡ ተከትለው ፡ ወጡ ፡ ኸሉት ፡ መቶውም ፡ በዕቃው ፡ ዘንድ ፡ ተቀመጡ ።

14 ፤ ከብላቴናዎቹ ፡ አንዱ ፡ ለናባል ፡ ሚስት ፡ ለአቢግያ ፡ እንዲህ ፡ ብሎ ፡ ነገራት ፡— እንሆ ፡ ዳዊት ፡ በምድረ ፡ በዳ ፡ ሳለ ፡ ጌታችንን ፡ ሊባርኩ ፡ መልእክተኛዎች ፡ ላክ ፤ ርሱ ፡ ግን ፡ ሰደባቸው ።

15 ፤ እነዚህ ፡ ሰዎች ፡ ግን ፡ በእኛ ፡ ዘንድ ፡ እጅግ ፡ መልካም ፡ ነበሩ ፤ አልበደሉንምም ፡ ከነርሱም ፡ በኼድንበት ፡ ዘመን ፡ ኸሉ ፡ በምድረ ፡ በዳ ፡ ሳለን ፡ አንዳች ፡ አልጠፋብንም ፤

16 ፤ ከነርሱ ፡ ጋራ ፡ ኾነን ፡ መንጋውን ፡ በጠበቅንበት ፡ ዘመን ፡ ኸሉ ፡ ሌሊትና ፡ ቀን ፡ ዐጥር ፡ ኾነውን ፡ ነበር ።

17 ፤ ስለዚህም ፡ በጌታችንና ፡ በቤቱ ፡ ኸሉ ፡ ላይ ፡ ክፉ ፡ ነገር ፡ እንዲመጣ ፡ ተቈርጧልና ፡ ርሱ ፡ ምናምንቴ ፡ ሰው ፡ ስለ ፡ ኾነ ፡ ማንም ፡ ሊናገረው ፡ አይችልምና ፡ የምታደርገውን ፡ ተመልከቺና ፡ ዕወቂ ።

18 ፤ አቢግያም ፡ ፈጥና ፡ ኸሉት ፡ መቶ ፡ እንጀራ ፡ ኸሉት ፡ አቀማዳ ፡ የወይን ፡ ጠጅ ፡ ዐምስትም ፡ የተዘጋጁ ፡ በጎች ፡ ዐምስትም ፡ መስፈሪያ ፡ ጥብስ ፡ እሸት ፡ አንድ ፡ መቶ ፡ ዘለላ ፡ ዘቢብ ፡ ኸሉት ፡ መቶም ፡ የበለስ ፡ ጥፍጥፍ ፡ ወሰደች ፡ በአህያዎችም ፡ ላይ ፡ አስጫነች ።

19 ፤ ለብላቴናዎቻችንም ፡— አስቀድማችኸ ፡ በፊቴ ፡ ኸዱ ፡ እንሆም ፡ እከተላችኸላኸ ፡ አለች ። ይህንም ፡ ለባሏ ፡ ለናባል ፡ አልነገረችውም ።

20 ፤ ርሷም ፡ በአህያው ፡ ላይ ፡ ተቀምጣ ፡ በተራራው ፡ ላይ ፡ በተሰወረ ፡ ስፍራ ፡ በወረደች ፡ ጊዜ ፡ እንሆ ፡ ዳዊትና ፡ ሰዎቹ ፡ ወደ ፡ ርሷ ፡ ወረዱ ፤ ርሷም ፡ ተገናኘቻቸው ።

21 ፤ ዳዊትም ፡— ለዚህ ፡ ሰው ፡ ከኾነው ፡ ኸሉ ፡ አንድ ፡ ነገር ፡ እንዳይጠፋበት ፡ በእውነት ፡ ከብቱን ፡ ኸሉ ፡ በምድረ ፡ በዳ ፡ በከንቱ ፡ ጠበቅኸ ፡ ርሱም ፡ ስለ ፡ በጎነቴ ፡ ክፋት ፡ መለሰልኝ ።

22 ፤ ለርሱም ፡ ከኾነው ፡ ኸሉ ፡ እስከ ፡ ነገ ፡ ጧት ፡ ድረስ ፡ አንድ ፡ ወንድ ፡ ስንኳ ፡ ብተው ፡ እግዚአብሔር ፡ በዳዊት ፡ ላይ ፡ እንዲህ ፡ ያድርግ ፡ እንዲህም ፡ ይጨምር ፡ ብሎ ፡ ነበር ።

23 ፤ አቢግያም ፡ ዳዊትን ፡ ባየች ፡ ጊዜ ፡ ከአህያዋ ፡ ላይ ፡ ፈጥና ፡ ወረደች ፡ በዳዊትም ፡ ፊት ፡ በግንባሯ ፡ ወደቀች ፡ በምድርም ፡ ላይ ፡ እጅ ፡ ነሣች ።

24 ፤ በእግሩም ፡ ላይ ፡ ወደቀች ፡ እንዲህም ፡ አለች ፡— ጌታዬ ፡ ሆይ ፡ ይህ ፡ ኅጢአት ፡ በእኔ ፡ ላይ ፡ ይኸን ፤ እኔ ፡ ባሪያኸ ፡ በገሮኸ ፡ ልናገር ፡ የባሪያኸንም ፡ ቃል ፡ አድምጥ ።

25 ፤ በዚህ ፡ ምናምንቴ ፡ ሰው ፡ በናባል ፡ ላይ ፡ ጌታዬ ፡ ልቡን ፡ እንዳይጣል ፡ እለምናለኸ ፤ እንደ ፡ ስሙ ፡ እንዲሁ ፡ ርሱ ፡ ነው ፤ ስሙ ፡ ናባል ፡ ነው ፡ ስንፍናም ፡ ዐድሮበታል ፤ እኔ ፡ ባሪያኸ ፡ ግን ፡ ከአንተ ፡ የተላኩትን ፡ የጌታዬን ፡ ጉልማሳዎች ፡ አላየኸም ።

26 ፤ አኸንም ፡ ጌታዬ ፡ ሆይ ፡ ሕያው ፡ እግዚአብሔርን! በሕያው ፡ ነፍስኸም ፡ እምላለኸ! ወደ ፡ ደም ፡

እንዳትገባ ፡ እጅኸም ፡ ራስኸን ፡ እንዳታደን ፡ የከለከለኸ ፡ እግዚአብሔር ፡ ነው ፤ አኹንም ፡ ጠላቶችኸና ፡ በጌታዬ ፡ ላይ ፡ ክፉ ፡ የሚሹ ፡ ሹሉ ፡ እንደ ፡ ናባል ፡ ይኹኑ ።

27 ፤ አኹንም ፡ ባሪያኸ ፡ ወደ ፡ ጌታዬ ፡ ያመጣችው ፡ ይህ ፡ መተያያ ፡ ጌታዬን ፡ ለሚከተሉ ፡ ጉልማሳዎች ፡ ይሰጥ ።

28 ፤ የእግዚአብሔርን ፡ ጦርነት ፡ ስለምትዋጋ ፡ እግዚአብሔር ፡ በእውነት ፡ ለጌታዬ ፡ የታመነ ፡ ቤት ፡ ይሠራልና ፡ የእኔን ፡ የባሪያኸን ፡ ጎጠኦት ፡ እባክኸ ፡ ይቅር ፡ በል ፤ በዘመንኸም ፡ ሹሉ ፡ ክፋት ፡ አይገኝብኸም ።

29 ፤ ያሳድድኸ ፡ ዘንድ ፡ ነፍሰኸንም ፡ ይሻ ፡ ዘንድ ፡ ሰው ፡ በነሣ ፡ የጌታዬ ፡ ነፍስ ፡ በሕያዋን ፡ ወገን ፡ በአምላክኸ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ዘንድ ፡ የታሰረች ፡ ትኾናለች ፤ የጠላቶችኸንም ፡ ነፋስ ፡ ከወንጭፍ ፡ እንደሚጣል ፡ እንዲሁ ፡ ይጥላታል ።

30 ፤ እግዚአብሔርም ፡ ለጌታዬ ፡ የተናገረውን ፡ ቸርነት ፡ ሹሉ ፡ ባደረገልኸ ፡ ጊዜ ፡ በእስራኤልም ፡ ላይ ፡ አለቃ ፡ አድርጎ ፡ ባስነሣኸ ፡ ጊዜ ፡

31 ፤ አንተ ፡ በከንቱ ፡ ደም ፡ እንዳላፈሰስኸ ፡ በገዛ ፡ እጅኸም ፡ እንዳልተካሰኸ ፡ ይህ ፡ ዕንቅፋትና ፡ የኅሊና ፡ ጸጸት ፡ በጌታዬ ፡ አይኾንልኸም ፤ እግዚአብሔርም ፡ ለጌታዬ ፡ በጎ ፡ ባደረገልኸ ፡ ጊዜ ፡ ባሪያኸን ፡ ዐስብ ።

32 ፤ ዳዊትም ፡ አቢግያን ፡ አላት ፡- ዛሬ ፡ እኔን ፡ ለመገናኘት ፡ አንቺን ፡ የሰደደ ፡ የእስራኤል ፡ አምላክ ፡ እግዚአብሔር ፡ ይመስገን ።

33 ፤ ወደ ፡ ደም ፡ እንዳልኼድ ፡ በእጄም ፡ በቀል ፡ እንዳላደርግ ፡ ዛሬ ፡ የከለከለኝ ፡ አእምሮሽ ፡ የተመሰገነ ፡ ይኹን ፡ አንቺም ፡ የተመሰገንሽ ፡ ኹኚ ።

34 ፤ ነገር ፡ ግን ፡ ክፉ ፡ እንዳላደርግብሽ ፡ የከለከለኝ ፡ የእስራኤል ፡ አምላክ ፡ ሕያው ፡ እግዚአብሔርን! እኔን ፡ ለመገናኘት ፡ ፈጥነሽ ፡ ባልመጣሽ ፡ ኖሮ ፡ እስኪነጋ ፡ ድረስ ፡ ለናባል ፡ አንድ ፡ ወንድ ፡ ስንኳ ፡ ባልቀረውም ፡ ነበር ።

35 ፤ ዳዊትም ፡ ያመጣችውን ፡ ከእጄ ፡ ተቀብሎ ፡- በደኅና ፡ ወደ ፡ ቤትሽ ፡ ኹጂ ፤ እንሆ ፡ ቃልሽን ፡ ሰማኹ ፡ ፊትሽንም ፡ አከበርኹ ፡ አላት ።

36 ፤ አቢግያም ፡ ወደ ፡ ናባል ፡ መጣች ፤ እንሆም ፡ በቤቱ ፡ እንደ ፡ ንጉሥ ፡ ግብዣ ፡ ያለ ፡ ግብዣ ፡ ያደርግ ፡ ነበር ፤ ናባልም ፡ እጅግ ፡ ሰክሮ ፡ ነበርና ፡ ልቡ ፡ ደስ ፡ ብሎት ፡ ነበር ፤ ስለዚህም ፡ እስኪነጋ ፡ ድረስ ፡ ታናሽ ፡ ነገር ፡ ወይም ፡ ታላቅ ፡ ነገር ፡ አልነገረችውም ፡ ነበር ።

37 ፤ በነጋውም ፡ የጠጁ ፡ ስካር ፡ ከናባል ፡ ባለፈ ፡ ጊዜ ፡ ሚስቱ ፡ ይህን ፡ ነገር ፡ ነገረችው ፤ ልቡም ፡ በውስጡ ፡ ሞተ ፡

38 ፤ እንደ ፡ ድንጋይም ፡ ኾነ ፤ ከዐሥር ፡ ቀንም ፡ በኋላ ፡ እግዚአብሔር ፡ ናባልን ፡ ቀሠፈው ፡ ርሱም ፡ ሞተ ።

39 ፤ ዳዊትም ፡ ናባል ፡ እንደ ፡ ሞተ ፡ በሰማ ፡ ጊዜ ፡- ከናባል ፡ እጅ ፡ የሰድቤን ፡ ፍርድ ፡ የፈረደልኝ ፡ ባሪያውንም ፡ ከክፋት ፡ የጠበቀ ፡ እግዚአብሔር ፡ ይመስገን ፤ እግዚአብሔርም ፡ የናባልን ፡ ክፋት ፡ በራሱ ፡ ላይ ፡ መለሰ ፡ አለ ። ዳዊትም ፡ ልኮ ፡ ያገባት ፡ ዘንድ ፡ አቢግያን ፡ ተነጋገራት ።

40 ፤ የዳዊትም ፡ ባሪያዎች ፡ ወደ ፡ ቀርሜሎስ ፡ ወደ ፡ አቢግያ ፡ በመጡ ፡ ጊዜ ፡- ዳዊት ፡ ያገባሽ ፡ ዘንድ ፡ ወደ ፡ አንቺ ፡ ልኮናል ፡ ብለው ፡ ነገሯት ።

41 ፤ ተነሥታም ፡ በግንባሯ ፡ ወድቃ ፡ እጅ ፡ ነሣችና ፡- እንሆ ፡ እኔ ፡ ገረድኸ ፡ የጌታዬን ፡ ሎሌዎች ፡ እግር ፡ ዐጥብ ፡ ዘንድ ፡ አገልጋይ ፡ ነኝ ፡ አለች ።

42 ፤ አቢግያም ፡ ፈጥና ፡ ተነሣች ፤ በአሀያም ፡ ላይ ፡ ተቀመጠች ፡ ዐምስቱም ፡ ገረዶቿ ፡ ተከተሏት ፤ የዳዊትንም ፡ መልእክተኛዎች ፡ ተከትላ ፡ ኼደች ፡ ሚስትም ፡ ኾነችው ።

43 ፤ ዳዊትም ፡ ደግሞ ፡ ኢይዝራኤላዊቱን ፡ አኪናሐምን ፡ ወሰደ ፤ ኹለቱም ፡ ሚስቶች ፡ ኾኑለት ።

44 ፤ ሳኦል ፡ ግን ፡ የዳዊትን ፡ ሚስት ፡ ልጁን ፡ ሜልኮልን ፡ አገሩ ፡ ጋሊም ፡ ለነበረው ፡ ለሌላ ፡ ልጅ ፡ ለፈልጠው ፡ ሰጥቶ ፡ ነበር ።

መጽሐፈ ፡ ሳሙኤል ፡ ቀዳማዊ ፡ ምዕራፍ ፡ 26 ።

ምዕራፍ ፡ 26 ።

1 ፤ የዚፍ ፡ ሰዎችም ፡ ወደ ፡ ጊብዓ ፡ ወደ ፡ ሳኦል ፡ መጥተው ፡- እንሆ ፤ ዳዊት ፡ በየሴሞን ፡ ፊት ፡ ለፊት ፡ ባለው ፡ በኤኬላ ፡ ከራረብታ ፡ ላይ ፡ ተሸሽጎል ፡ አሉት ።

2 ፤ ሳኦልም ፡ ተነሥቶ ፡ ዳዊትን ፡ በዚፍ ፡ ምድረ ፡ በዳ ፡ ይሻ ፡ ዘንድ ፡ ከእስራኤል ፡ የተመረጡ ፡ ሦስት ፡ ሺሕ ፡ ሰዎች ፡ ይዞ ፡ ወደዚፍ ፡ ምድረ ፡ በዳ ፡ ወረደ ።

3 ፤ ሳኦልም ፡ በየሴሞን ፡ ፊት ፡ ለፊት ፡ ባለው ፡ በኤኬላ ፡ ከራረብታ ፡ ላይ ፡ በመንገዱ ፡ አጠገብ ፡ ሰፈረ ። ዳዊትም ፡ በምድረ ፡ በዳ ፡ ውስጥ ፡ ተቀምጦ ፡ ነበር ፤ ሳኦልም ፡ በስተኳላው ፡ ወደ ፡ ምድረ ፡ በዳ ፡ እንደ ፡ መጣ ፡ አየ ።

4 ፤ ዳዊትም ፡ ሰላዮች ፡ ሰደደ ፤ ሳኦልም ፡ ወደዚህ ፡ እንደ ፡ መጣ ፡ በርግጥ ፡ ዐወቀ ።

5 ፤ ዳዊትም ፡ ተነሥቶ ፡ ሳኦል ፡ ወደሰፈረበት ፡ ቦታ ፡ መጣ ፤ ሳኦልና ፡ የሰራዊቱ ፡ አለቃ ፡ የኔር ፡ ልጅ ፡ አበኔርም ፡ የተኙበትን ፡ ስፍራ ፡ አየ ፤ ሳኦልም ፡ በሰፈሩ ፡ ውስጥ ፡ ተኝቶ ፡ ነበር ፤ ሕዝቡም ፡ በዙሪያው ፡ ሰፍሮ ፡ ነበር ።

6 ፤ ዳዊትም ፡ ኬጢያዊውን ፡ አቢሜሌክ¹⁴³ንና ፡ የጽሩያን ፡ ልጅ ፡ የኢዮአብ¹⁴⁴ን ፡ ወንድም ፡ አቢሳን ፡- ወደ ፡ ሳኦል ፡ ወደ ፡ ሰፈሩ ፡ ከእኔ ፡ ጋራ ፡ የሚወርድ ፡ ማን ፡ ነው ፡ ብሎ ፡ ጠየቃቸው ፤ አቢሳም ፡- እኔ ፡ ከአንተ ፡ ጋራ ፡ እወርዳለኸ ፡ አለ ።

7 ፤ ዳዊትና ፡ አቢሳም ፡ ወደ ፡ ሕዝቡ ፡ በሌሊት ፡ መጡ ፤ እንሆም ፡ ሳኦል ፡ ጦሩ ፡ በራሱ ፡ አጠገብ ፡ በምድር ፡ ተተክሎ ፡ በሰፈሩ ፡ ውስጥ ፡ ተኝቶ ፡ ነበር ፤ አበኔርና ፡ ሕዝቡም ፡ በዙሪያው ፡ ተኝተው ፡ ነበር ።

8 ፤ አቢሳም ፡ ዳዊትን ፡- ዛሬ ፡ እግዚአብሔር ፡ ጠላትኸን ፡ በእጅኸ ፡ አሳልፎ ፡ ሰጥቶታል ፤ አኸንም ፡ እኔ ፡ በጦር ፡ አንድ ፡ ጊዜ ፡ ከምድር ፡ ጋራ ፡ ላጣብቀው ፡ ኹለተኛም ፡ አያዳግምም ፡ አለው ።

9 ፤ ዳዊትም ፡ አቢሳን ፡- እግዚአብሔር ፡ በቀባው ፡ ላይ ፡ እጄን ፡ የሚዘረጋ ፡ ንጹሕ ፡ አይኸንምና ፡ አትግደለው ፡ አለው ።

10 ፤ ደግሞም ፡ ዳዊት ፡- ሕያው ፡ እግዚአብሔርን! እግዚአብሔር ፡ ይመታዋል ፤ ወይም ፡ ቀኑ ፡ ደርሶ ፡ ይሞታል ፤ ወይም ፡ ወደ ፡ ሰልፍ ፡ ወርዶ ፡ ይገደላል ፤

11 ፤ እኔ ፡ ግን ፡ እግዚአብሔር ፡ በቀባው ፡ ላይ ፡ እጄን ፡ እዘረጋ ፡ ዘንድ ፡ እግዚአብሔር ፡ ከእኔ ፡ ያርቀው ፤ አኸንም ፡ በራሱ ፡ አጠገብ ፡ ያለውን ፡ ጦርና ፡ የውሃውን ፡ መንቀል ፡ ይዘኸ ፡ እንኳድ ፡ አለ ።

12 ፤ ዳዊትም ፡ በሳኦል ፡ ራስ ፡ አጠገብ ፡ የነበረውን ፡ ጦርና ፡ የውሃውን ፡ መንቀል ፡ ወሰደ ፤ ማንም ፡ ሳያይ ፡ ሳያውቅም ፡ ኹዱ ፤ ከእግዚአብሔርም ፡ ዘንድ ፡ ከባድ ፡ እንቅልፍ ፡ ወድቆባቸው ፡ ነበርና ፡ ኹሉ ፡ ተኝተው ፡ ነበር ፤ እንጂ ፡ የነቃ ፡ አልነበረም ።

13 ፤ ዳዊትም ፡ ወደዚያ ፡ ተሻገረ ፤ በተራራውም ፡ ራስ ፡ ላይ ፡ ርቆ ፡ ቆመ ፤ በመካከላቸውም ፡ ሰፊ ፡ ስፍራ ፡ ነበረ ።

14 ፤ ዳዊትም ፡ ለሕዝቡና ፡ ለኔር ፡ ልጅ ፡ ለአበኔር ፡- አበኔር ፡ ሆይ ፡ አትመልስምን ፡ ብሎ ፡ ጮኸ ። አበኔርም ፡ መልሶ ፡ ለንጉሡ ፡- የምትጮኸው ፡ አንተ ፡ ማን ፡ ነኸ ፡ አለ ።

15 ፤ ዳዊትም ፡ አበኔርን ፡- አንተ ፡ ጉልማሳ ፡ አይደለኸምን ፡ በእስራኤል ፡ ዘንድ ፡ አንተን ፡ የሚመስል ፡ ማን ፡ ነው ፡ ጌታኸን ፡ ንጉሡን ፡ ለመግደል ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ ገብቶ ፡ ነበርና ፡ ጌታኸን ፡ ንጉሡን ፡ የማትጠብቅ ፡ ስለ ፡ ምን ፡ ነው ፡ ።

16 ፤ ይህ ፡ ያደረግኸው ፡ ነገር ፡ መልካም ፡ አይደለም ፤ ሕያው ፡ እግዚአብሔርን! እናንተ ፡ እግዚአብሔር ፡ የቀባውን ፡ ጌታችኸን ፡ አልጠበቃችኸምና ፡ ሞት ፡ ይገባችኳል ፤ አኸንም ፡ የንጉሡ ፡ ጦርና ፡ በራሱ ፡ አጠገብ ፡ የነበረው ፡ የውሃው ፡ መንቀል ፡ የት ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ ተመልከት ፡ አለው ።

17 ፤ ሳኦልም ፡ የዳዊት ፡ ድምፅ ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ ዐውቆ ፡- ልጄ ፡ ዳዊት ፡ ሆይ ፡ ይህ ፡ ድምፅኸ ፡ ነውን ፡ አለው ። ዳዊትም ፡- ጌታዬ ፡ ንጉሥ ፡ ሆይ ፡ ድምጹ ፡ ነው ፡ አለው ።

143 ዕብ. ፡ አኅመለክ ፡ (የንጉሥ ፡ ወንድም) ።
144 ዕብ. ፡ የውአብ ፡ (አምላክ ፡ አባቱ) ።

18 ፤ ደግሞ : አለ :- ጌታዬ : ባሪያውን : ስለ : ምን : ያሳድዳል ፡ ምን : አደረግኹ ፡ ምንስ : ክፋት : በእጄ : ላይ : ተገኘብኝ ፡ ።

19 ፤ አኹንም : ጌታዬ : ንጉሥ : ሆይ ፥ የእኔን : የባሪያኸን : ቃል : ትሰማ : ዘንድ : እለምንኻለኹ ፤ እግዚአብሔር : በእኔ : ላይ : አስነሥቶኸ : እንደ : ኾነ ፥ ቀርባንን : ይቀበል ፤ የሰው : ልጆች : ግን : ቢኾኑ :- ኹድ : ሌላዎችን : አማልክት : አምልክ : ብለው : በእግዚአብሔር : ርስት : ላይ : እንዳልቀመጥ : ዛሬ : ጥለውኛልና ፥ በእግዚአብሔር : ፊት : ርጉማን : ይኹኑ ።

20 ፤ አኹንም : በተራራው : ላይ : ሰው : ቆቅን : እንደሚሻ : የእስራኤል : ንጉሥ : ነፍሴን : ለመሻት : ወጥቷልና ፥ ደሜ : ከእግዚአብሔር : ፊት : ርቆ : በምድር : ላይ : አይኖሰስ ።

21 ፤ ሳኦልም :- በድያለኹ ፤ ልጄ : ሆይ : ዳዊት ፥ ተመለስ ፤ ዛሬ : ነፍሴ : በዐይንኸ : ፊት : ከብራሎችና : ከዚህ : በኋላ : ክፉ : አላደርግብኸም ፥ እንሆ ፥ ስንፍና : አድርጌያለኹ ፥ እጅግ : ብዙም : ስቻለኹ : አለ ።

22 ፤ ዳዊትም : መልሶ : አለ :- የንጉሥ : ጦር ፥ እንሆ ፥ ከብላቴናዎችም : አንድ : ይምጣና : ይውሰዳት ።

23 ፤ ዛሬም : እግዚአብሔር : በእጄ : አሳልፎ : ሰጥቶኸ : ሳለ : እግዚአብሔር : በቀባው : ላይ : እጄን : እዘረጋ : ዘንድ : አልወደድኹምና : ለኸሉ : እያንዳንዱ : እግዚአብሔር : እንደ : ጽድቁና : እንደ : እምነቱ : ፍዳውን : ይክፈለው ።

24 ፤ ነፍሰኸም : ዛሬ : በዐይኔ : ፊት : እንደ : ከበረኞች : እንዲሁ : ነፍሴ : በእግዚአብሔር : ዐይን : ፊት : ትክበር ፥ ከመከራም : ኸሉ : ያድነኝ ።

25 ፤ ሳኦል : ዳዊትን :- ልጄ : ዳዊት : ሆይ ፥ ቡሩክ : ኹን ፤ ማድረግን : ታደርጋለኸ ፥ መቻልንም : ትችላለኸ : አለው ። ዳዊትም : መንገዱን : ኹደ ፥ ሳኦልም : ወደ : ስፍራው : ተመለሰ ።

_____ መጽሐፈ : ሳሙኤል : ቀዳማዊ ፥ ምዕራፍ : 27 ። _____

ምዕራፍ : 27 ።

1 ፤ ዳዊትም : በልቡ ። አንድ : ቀን : በሳኦል : እጅ : እጠፋለኹ ፤ ወደፍልስጥኤማውያንም : ምድር : ከመሸሸ : በቀር : የሚሻለኝ ፥ የለም ፤ ሳኦልም : በእስራኤል : አውራጃ : ኸሉ : እኔን : መሻት : ይተዋል ፥ እንዲሁም : ከእጁ : እድናለኹ : አለ ።

2 ፤ ዳዊትም : ከርሱም : ጋራ : የነበሩት : ስድስቱ : መቶ : ሰዎች : ተነሥተው : ወደጌት : ንጉሥ : ወደአሜኽ : (ወደማያክ) : ልጅ : ወደ : አንኩስ : ዐለፉ ።

3 ፤ ዳዊትና : ሰዎቹም : እያንዳንዳቸው : ከነ : ቤተ : ሰቡ : ከአንኩስ : ጋራ : በጌት : ውስጥ : ተቀመጡ ፤ ከዳዊትም : ጋራ : አይዝራኤላዊቱ : አኪናሖምና : የቀርሜሎላዊው : የናባል : ሚስት : አቢግያ : ኹለቱ : ሚስቶቹ ፥ ነበሩ ።

4 ፤ ሳኦልም : ዳዊት : ወደ : ጌት : እንደ : ከብለለ : ሰማ ፤ ከዚያም : በኋላ : ደግሞ : አልፈለገውም ።

5 ፤ ዳዊትም : አንኩስን :- በዐይንኸ : ፊት : ሞገስ : አግኝቼ ፥ እንደ : ኾነ : በዚህ : አገር : በአንዲቱ : ከተማ : የምቀመጥበት : ስፍራ : ስጠኝ ፤ ስለ : ምን : እኔ : ባሪያኸ : ከአንተ : ጋራ : በንጉሥ : ከተማ : እቀመጣለኹ ፡ አለው ።

6 ፤ በዚያም : ቀን : አንኩስ : ጸቅላግን : ሰጠው ፤ ስለዚህም : ጸቅላግ : እስከ : ዛሬ : ድረስ : ለይሁዳ : ነገሥታት : ኾነች ።

7 ፤ ዳዊትም : በፍልስጥኤማውያን : አገር : የተቀመጠበት : የዘመን : ቀጥር : አንድ : ዓመት : ከአራት : ወር : ነበረ ።

8 ፤ ዳዊትና : ሰዎቹም : ወጥተው : በጌሹራውያንና : በጌርዛውያን : በዐማሌቃውያንም : ላይ : ዘመቱ ፤ እነዚህም : እስከ : ሱር : እስከ : ግብጽ : ምድር : ድረስ : ባለው : አገር : ድሮውኑ : ተቀምጠው : ነበር ።

9 ፤ ዳዊትም : ምድሪቱን : መታ ፤ ወንድ : ኾነ : ሴትም : ኾነ : ማንንም : በሕይወት : አልተወም ፤ በጎችንና : ላሞችን : አህያዎችንና : ግመሎችን : ልብስንም : ማረክ ፥ ተመልሶም : ወደ : አንኩስ : መጣ ።

10 ፤ አንኩስም :- ዛሬ : በማን : ላይ : ዘመታችኹ ፡ አለ ፤ ዳዊትም :- በይሁዳ : ደቡብ ፥ በይራሕምኤላውያንም : ደቡብ ፥ በቄናውያንም : ደቡብ : ላይ : ዘመትን : አለ ።

11 ፤ ዳዊት ፡ እንዲህ ፡ አደረገ ፡ በፍልስጥኤማውያንም ፡ አገር ፡ በሚቀመጥበት ፡ ዘመን ፡ ኹሉ ፡ ልማዱ ፡ ይህ ፡ ነበረ ፡ ብለው ፡ እንዳይናገሩብን ፡ ብሎ ፡ ዳዊት ፡ ወደ ፡ ጌት ፡ ያመጣቸው ፡ ዘንድ ፡ ወንድም ፡ ኾነ ፡ ሴትም ፡ ኾነ ፡ ማንንም ፡ በሕይወት ፡ አልተወም ።

12 ፤ አንኩስም ፡- በሕዝቡ ፡ በእስራኤል ፡ ዘንድ ፡ እጅግ ፡ የተጠላ ፡ ኾኗል ፤ ስለዚህም ፡ ለዘለዓለም ፡ ባሪያ ፡ ይኾነኛል ፡ ብሎ ፡ ዳዊትን ፡ አመነው ።

መጽሐፈ ፡ ሳሙኤል ፡ ቀዳማዊ ፡ ምዕራፍ ፡ 28 ።

ምዕራፍ ፡ 28 ።

1 ፤ እንዲህም ፡ ኾነ ፤ በዚያ ፡ ወራት ፡ ከእስራኤል ፡ ጋራ ፡ ይዋጉ ፡ ዘንድ ፡ ፍልስጥኤማውያን ፡ ጭፍራዎቻቸውን ፡ ለሰልፍ ፡ ሰበሰቡ ፤ አንኩስም ፡ ዳዊትን ፡- አንተና ፡ ሰዎችኸ ፡ ከእኔ ፡ ጋራ ፡ ወደ ፡ ሰልፍ ፡ እንድትወጡ ፡ በርግጥ ፡ ዕወቅ ፡ አለው ።

2 ፤ ዳዊትም ፡ አንኩስን ፡- አኹን ፡ ባሪያኸ ፡ የሚያደርገውን ፡ ታያለኸ ፡ አለው ። አንኩስም ፡ ዳዊትን ፡- እንግዲህ ፡ በዘመኑ ፡ ኹሉ ፡ ራሴን ፡ ጠባቂ ፡ አደርግኻለኹ ፡ አለው ።

3 ፤ ሳሙኤል ፡ ግን ፡ ሞቶ ፡ ነበር ፤ እስራኤልም ፡ ኹሉ ፡ አልቅሰውለት ፡ ነበር ፤ በከተማውም ፡ በአርማቴም ፡ ቀብረውት ፡ ነበር ። ሳኦልም ፡ መናፍስት ፡ ጠሪዎችንና ፡ ጠንቋዮችን ፡ ከምድር ፡ አጥፍቶ ፡ ነበር ።

4 ፤ ፍልስጥኤማውያንም ፡ ተሰብስበው ፡ መጡ ፡ በሱንምም ፡ ሰፈሩ ፤ ሳኦልም ፡ እስራኤልን ፡ ኹሉ ፡ ሰበሰበ ፤ በጊልቦዓም ፡ ሰፈሩ ።

5 ፤ ሳኦልም ፡ የፍልስጥኤማውያንን ፡ ጭፍራ ፡ ባየ ፡ ጊዜ ፡ ፈራ ፤ ልቡም ፡ እጅግ ፡ ተንቀጠቀጠ ።

6 ፤ ሳኦልም ፡ እግዚአብሔርን ፡ ጠየቀ ፤ እግዚአብሔርም ፡ በሕልም ፡ ወይም ፡ በኡሪም ፡ ወይም ፡ በነቢያት ፡ አልመለሰለትም ።

7 ፤ ሳኦልም ፡ ባሪያዎቹን ፡- ወደ ፡ ርሷ ፡ ኼጄ ፡ እጠይቅ ፡ ዘንድ ፡ መናፍስትን ፡ የምትጠራ ፡ ሴት ፡ ፈልጉልኝ ፡ አላቸው ፤ ባሪያዎቹም ፡- እንሆ ፤ መናፍስትን ፡ የምትጠራ ፡ አንዲት ፡ ሴት ፡ በዐይንዶር ፡ አለች ፡ አሉት ።

8 ፤ ሳኦልም ፡ መልኩን ፡ ለውጦ ፡ ሌላ ፡ ልብስም ፡ ለብሶ ፡ ኼደ ፡ ኹለትም ፡ ሰዎች ፡ ከርሱ ፡ ጋራ ፡ ነበሩ ፤ በሌሊትም ፡ ወደ ፡ ሴቲቱ ፡ መጡ ። ርሱም ፡- እባክሽ ፤ በመናፍስት ፡ አሟርቼልኝ ፤ የምልሽንም ፡ አስነሺልኝ ፡ አላት ።

9 ፤ ሴቲቱም ፡- እንሆ ፤ መናፍስት ፡ ጠሪዎችንና ፡ ጠንቋዮችን ፡ ከምድር ፡ እንዳጠፋ ፡ ሳኦል ፡ ያደረገውን ፡ ታውቃለኸ ፤ ስለ ፡ ምን ፡ እኔን ፡ ለማስገደል ፡ ወጥመድ ፡ ለነፍሴ ፡ ታደርጋለኸ ፡ አለችው ።

10 ፤ ሳኦልም ፡- ሕያው ፡ እግዚአብሔርን! በዚህ ፡ ነገር ፡ ቅጣት ፡ አያገኝሽም ፡ ብሎ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ማለላት ።

11 ፤ ሴቲቱም ፡- ማንን ፡ ላስነሣለኸ ፡ አለች ፤ ርሱም ፡- ሳሙኤልን ፡ አስነሺልኝ ፡ አለ ።

12 ፤ ሴቲቱም ፡ ሳሙኤልን ፡ ባየች ፡ ጊዜ ፡ በታላቅ ፡ ድምፅ ፡ ጮኸች ፤ ሴቲቱም ፡ ሳኦልን ፡- አንተ ፡ ሳኦል ፡ ስትኾን ፡ ለምን ፡ አታለልኸኝ ፡ ብላ ፡ ተናገረችው ።

13 ፤ ንጉሡም ፡- አትፍሪ ፤ ያየሽው ፡ ምንድር ፡ ነው ፡ አላት ። ሴቲቱም ፡ ሳኦልን ፡- አማልክት ፡ ከምድር ፡ ሲወጡ ፡ አየኹ ፡ አለችው ።

14 ፤ ርሱም ፡- መልኩ ፡ ምን ፡ ዐይነት ፡ ነው ፡ አላት ። ርሷም ፡- ሽማግሌ ፡ ሰው ፡ ወጣ ፤ መገናኛፊያም ፡ ተገናኝቷል ፡ አለች ። ሳኦልም ፡ ሳሙኤል ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ ዐወቀ ፡ በፊቱም ፡ ተገናኝቶ ፤ በምድርም ፡ ላይ ፡ እጅ ፡ ነሣ ።

15 ፤ ሳሙኤልም ፡ ሳኦልን ፡- ለምን ፡ አወክኸኝ ፡ ለምንስ ፡ አስነሣኸኝ ፡ አለው ። ሳኦልም ፡ መልሶ ፡- ፍልስጥኤማውያን ፡ ይወጉኛልና ፤ እጅግ ፡ ተጨንቄያለኹ ፤ እግዚአብሔርም ፡ ከእኔ ፡ ርቋል ፤ በነቢያት ፡ ወይም ፡ በሕልም ፡ አልመለሰልኝም ፤ ስለዚህም ፡ የማደርገውን ፡ ታስታውቀኝ ፡ ዘንድ ፡ ጠራኹኸ ፡ አለው ።

16 ፤ ሳሙኤልም ፡ አለ ፡- እግዚአብሔር ፡ ከራቀኸ ፡ ጠላትም ፡ ከኾነኸ ፡ ለምን ፡ ትጠይቀኛለኸ ፡ ።

17 ፤ እግዚአብሔርም ፡ በቃሌ ፡ እንደ ፡ ተናገረ ፡ አድርጓል ፤ እግዚአብሔርም ፡ መንግሥትኸን ፡ ከእጅኸ ፡ ነጥቆ ፡

ለገረቤትክ : ለዳዊት : ሰጥቶታል ::

18 ፤ የእግዚአብሔርን : ቃል : አልሰማኸምና ፤ በዐማሌቅም : ላይ : ታላቅ : የኾነ : ቀጣውን : አላደረግኸምና : ስለዚህ : ዛሬ : እግዚአብሔር : ይህን : ነገር : አድርጎብኻል ::

19 ፤ እግዚአብሔርም : እስራኤልን : ከአንተ : ጋራ : በፍልስጥኤማውያን : እጅ : አሳልፎ : ይሰጣል ፤ ነገም : አንተና : ልጆቻች : ከእኔ : ጋራ : ትኾናላችኹ ፤ እግዚአብሔርም : የእስራኤልን : ጭፍራ : ደግሞ : በፍልስጥኤማውያን : እጅ : አሳልፎ : ይሰጣል ::

20 ፤ ሳኦልም : በዚያን : ጊዜ : በቁመቱ : ሙሉ : በምድር : ላይ : ወደቀ ፤ ከሳሙኤልም : ቃል : የተነሣ : እጅግ : ፈራ :: በዚያም : ቀን : ኾሉ : በዚያም : ሌሊት : ኾሉ : እንጀራ : አልበላምና : ጎይል : አልቀረለትም ::

21 ፤ ሴቲቱም : ወደ : ሳኦል : መጣች ፤ እጅግም : ደንግጦ : እንደ : ነበረ : አይታ :— እንሆ ፤ እኔ : ባሪያክ : ቃልክን : ሰማኹ ፤ ነፍሴንም : በእጄ : ጣልኹ ፤ የነገርኸኝንም : ቃል : ሰማኹ ::

22 ፤ አኹን : እንግዲህ : አንተ : ደግሞ : የባሪያክን : ቃል : እንድትሰማ : እለምንኻለኹ ፤ በፊትኸም : ቀራሽ : እንጀራ : ላኑርልክ ፤ በመንገድም : ስትኼድ : ትበረታ : ዘንድ : ብላ : አለችው ::

23 ፤ ርሱ : ግን :— አልበላም : ብሎ : እንቢ : አለ ፤ ነገር : ግን ፤ ባሪያዎቹና : ሴቲቱ : አስገደዱት ፤ ቃላቸውንም : ሰማ ፤ ከምድርም : ተነሥቶ : በዐልጋ : ላይ : ተቀመጠ ::

24 ፤ ለሴቲቱም : ማለፊያ : እንቦሳ : ነበራት ፤ ፈጥና : ዐረደችው ፤ ዱቄቱንም : ወስዳ : ለወሰችው ፤ ቁጣም : እንጀራ : አድርጋ : ጋገረችው ::

25 ፤ በሳኦልና : በባሪያዎቹም : ፊት : አቀረበችው ፤ በልተውም : ተነሡ ፤ በዚያም : ሌሊት : ኹዱ ::

_____ መጽሐፈ : ሳሙኤል : ቀዳማዊ ፤ ምዕራፍ : 29 :: _____

ምዕራፍ : 29 ::

1 ፤ ፍልስጥኤማውያንም : ጭፍራዎቻቸውን : ኾሉ : ወደ : አፌቅ : ሰበሰቡ ፤ እስራኤላውያንም : በኢይዝራኤል : ባለው : ውሃ : ምንጭ : አጠገብ : ሰፈሩ ::

2 ፤ የፍልስጥኤማውያንም : አለቃዎች : በመቶ : በመቶ : በሺሕ : በሺሕ : እየኾኑ : ያልፉ : ነበር ፤ ዳዊትና : ሰዎቹም : ከአንኩስ : ጋራ : በኳለኛው : ጭፍራ : በኩል : ያልፉ : ነበር ::

3 ፤ የፍልስጥኤማውያንም : አለቃዎች :— እነዚህ : ዕብራውያን : በዚህ : ምን : ያደርጋሉ ፡፡ አሉ ፤ አንኩስም : የፍልስጥኤማውያንን : አለቃዎች :— ይህ : የእስራኤል : ንጉሥ : የሳኦል : ባሪያ : ዳዊት : አይደለምን ፡፡ ርሱም : በእነዚህ : ቀኖች : በእነዚህ : ዓመታት : ከእኔ : ጋራ : ነበረ ፤ ወደ : እኔም : ከተጠጋበት : ቀን : ዠምሮ : እስከ : ዛሬ : ድረስ : ምንም : አላገኘኹብትም : አላቸው ::

4 ፤ የፍልስጥኤማውያን : አለቃዎች : ግን : ተቈጥተው :— ይህ : ሰው : ባስቀመጥኸው : ሰፍራ : ይቀመጥ : ዘንድ : ይመለስ ፤ በሰልፉ : ውስጥ : ጠላት : እንዳይኾነን : ከእኛ : ጋራ : ወደ : ሰልፍ : አይውረድ ፤ ከጌታው : ጋራ : በምን : ይታረቃል ፡፡ የእነዚህን : ሰዎች : ራስ : በመቀረጥ : አይደለምን ፡፡

5 ፤ ወይስ : ሴቶች :— ሳኦል : ሺሕ : ገደለ ፤ ዳዊት : እልፍ : ገደለ : ብለው : በዘፈን : የዘመሩለት : ይህ : ዳዊት : አይደለምን ፡፡ አሉት ::

6 ፤ አንኩስም : ዳዊትን : ጠርቶ :— ሕያው : እግዚአብሔርን! አንተ : ቅን : ነኝ ፤ ከእኔም : ጋራ : በጭፍራው : በኩል : መውጣትክና : መግባትክ : በፊቴ : መልካም ፤ ነው ፤ ወደ : እኔም : ከመጣክ : ዠምሮ : እስከ : ዛሬ : ድረስ : አንዳች : ክፋት : አላገኘኹብኸም ፤ ነገር : ግን ፤ በአለቃዎች : ዘንድ : አልተወደድኸም ::

7 ፤ አኹንም : ተመልሰክ : በደኅና : ኹድ ፤ በፍልስጥኤማውያንም : አለቃዎች : ዐይን : ክፋት : አታድርግ : አለው ::

8 ፤ ዳዊትም : አንኩስን :— ምን : አድርጌያለኹ ፡፡ ኹጀስ : ከጌታዬ : ከንጉሡ : ጠላቶች : ጋራ : እንዳልዋጋ ፤ በፊትክ : ከተቀመጥኹ : ዠምራ : እስከ : ዛሬ : ድረስ : በእኔ : በባሪያክ : ምን : አግኝተኹብኛል ፡፡ አለው ::

9 ፤ አንኩስም ፡ መልሶ ፡ ዳዊትን ፡- እንደ ፡ አምላክ ፡ መልእክተኛ ፡ በዐይኔ ፡ ፊት ፡ መልካም ፡ እንደ ፡ ኾንኻል ፡
ዐውቃለኸ ፤ ነገር ፡ ግን ፡ የፍልስጥኤማውያን ፡ አለቃዎች ፡- ከእኛ ፡ ጋራ ፡ ወደ ፡ ሰልፍ ፡ አይወጣም ፡ አሉ ።

10 ፤ አኹንም ፡ አንተ ፡ ከአንተም ፡ ጋራ ፡ የመጡ ፡ የጌታኸ ፡ ባሪያዎች ፡ ማልዳችኹ ፡ ተነሡ ፤ ሲነጋም ፡ ተነሥታችኹ ፡
ኹዱ ፡ አለው ።

11 ፤ ዳዊትና ፡ ሰዎቹም ፡ ማልደው ፡ ይኹዱ ፡ ዘንድ ፡ ወደፍልስጥኤማውያንም ፡ አገር ፡ ይመለሱ ፡ ዘንድ ፡
ተነሡ ። ፍልስጥኤማውያንም ፡ ወደ ፡ ኢይዝራኤል ፡ ወጡ ።

_____ መጽሐፈ ፡ ሳሙኤል ፡ ቀዳማዊ ፡ ምዕራፍ ፡ 30 ። _____

ምዕራፍ ፡ 30 ።

1 ፤ እንዲህም ፡ ኾነ ፤ ዳዊትና ፡ ሰዎቹ ፡ በሦስተኛው ፡ ቀን ፡ ወደ ፡ ጸቅላግ ፡ በመጡ ፡ ጊዜ ፡ ዐማሌቃውያን ፡ በደቡብ ፡
አገርና ፡ በጸቅላግ ፡ ላይ ፡ ዘምተው ፡ ነበር ፡ ጸቅላግንም ፡ መትተው ፡ በእሳት ፡ አቃጥለዋት ፡ ነበር ፤

2 ፤ ሴቶቹና ፡ በውስጧም ፡ የነበሩትን ፡ ኹሉ ፡ ከታናሽ ፡ እስከ ፡ ታላቅ ፡ ድረስ ፡ ማርከው ፡ ነበር ፤ ኹሉንም ፡ ወስደው ፡
መንገዳቸውን ፡ ኹዱ ፡ እንጂ ፡ አንድስ ፡ እንኳ ፡ አልገደሉም ፡ ነበር ።

3 ፤ ዳዊትና ፡ ሰዎቹም ፡ ወደ ፡ ከተማ ፡ በመጡ ፡ ጊዜ ፡ እንሆ ፡ በእሳት ፡ ተቃጥላ ፡ ሚስቶቻቸውም ፡ ወንዶችና ፡ ሴቶች ፡
ልጆቻቸውም ፡ ተማርከው ፡ አገኙ ።

4 ፤ ዳዊት ፡ ከርሱም ፡ ጋራ ፡ የነበሩ ፡ ሕዝብ ፡ ድምፃቸውን ፡ ከፍ ፡ አድርገው ፡ ለማልቀስ ፡ ኅይል ፡ እስኪያጡ ፡ ድረስ ፡
አለቀሱ ።

5 ፤ የዳዊትም ፡ ኹለቱ ፡ ሚስቶቹ ፡ ኢይዝራኤላዊቱ ፡ አኪናሖምና ፡ የቀርሜሎሳዊው ፡ የናባል ፡ ሚስት ፡ የነበረችው ፡
አቢግያ ፡ ተማርከው ፡ ነበር ።

6 ፤ ስለ ፡ ወንዶችና ፡ ስለ ፡ ሴቶች ፡ ልጆቻቸው ፡ የሕዝቡ ፡ ኹሉ ፡ ልብ ፡ ተቈጥቶ ፡ ነበርና ፡ ሕዝቡ ፡ ሊወግሩት ፡ ስለ ፡
ተናገሩ ፡ ዳዊት ፡ እጅግ ፡ ተጨነቀ ፤ ዳዊት ፡ ግን ፡ በአምላኩ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ልቡን ፡ አበረታ ።

7 ፤ ዳዊትም ፡ የአቢሜሌክን ፡ ልጅ ፡ ካሁን ፡ አብያታርን ፡- ኤፍዱን ፡ አቅርብልኝ ፡ አለው ፤ አብያታርም ፡ ኤፍዱን ፡
ለዳዊት ፡ አቀረበለት ።

8 ፤ ዳዊትም ፡- የእነዚህን ፡ ሰራዊት ፡ ፍለጋ ፡ ልከተልን ፡ አገኛቸዋለኸን ፡ ብሎ ፡ እግዚአብሔርን ፡
ጠየቀ ፤ ርሱም ፡- ታገኛቸዋለኸና ፡ ፈጽመኸም ፡ ምርኮውን ፡ ትመልሳለኸና ፡ ፍለጋቸውን ፡ ተከተል ፡ ብሎ ፡ መለሰለት ።

9 ፤ ዳዊትም ፡ ከርሱም ፡ ጋራ ፡ የነበሩት ፡ ስድስት ፡ መቶ ፡ ሰዎች ፡ ኹዱ ፡ እስከ ፡ ቦሦር ፡ ወንዝ ፡ ድረስም ፡
መጡ ፤ ከነርሱም ፡ የቀሩት ፡ በዚያ ፡ ተቀመጡ ።

10 ፤ ዳዊትም ፡ ከርሱም ፡ ጋራ ፡ ያሉት ፡ አራት ፡ መቶ ፡ ሰዎች ፡ አሳደዱ ፤ ኹለቱ ፡ መቶ ፡ ሰዎች ፡ ግን ፡ የቦሦር ፡
ወንዝን ፡ መሻገር ፡ ደክመዋልና ፡ እኳላ ፡ ቀሩ ።

11 ፤ በበረሃውም ፡ ውስጥ ፡ አንድ ፡ ግብጻዊ ፡ አግኝተው ፡ ወደ ፡ ዳዊት ፡ ይዘውት ፡ መጡ ፤ እንጀራም ፡ ሰጡትና ፡
በላ ፡ ውሃም ፡ አጠጡት ፤

12 ፤ ከበለሱም ፡ ጥፍጥፍ ፡ ቀራጭና ፡ ኹለት ፡ የወይን ፡ ዘለላ ፡ ሰጡት ፤ ሦስት ፡ ቀንና ፡ ሦስት ፡ ሌሊት ፡ እንጀራ ፡
አልበላም ፡ ውሃም ፡ አልጠጣም ፡ ነበርና ፡ በበላ ፡ ጊዜ ፡ ነፍሱ ፡ ወደ ፡ ርሱ ፡ ተመለሰች ።

13 ፤ ዳዊትም ፡- አንተ ፡ የማን ፡ ነኝ ፡ ከወይት ፡ መጣኸ ፡ አለው ። ርሱም ፡- እኔ ፡ የዐማሌቃዊ ፡ ባሪያ ፡ ግብጻዊ ፡
ብላቴና ፡ ነኝ ፤ ከሦስት ፡ ቀንም ፡ በፊት ፡ ታምሜ ፡ ነበርና ፡ ጌታዬ ፡ ጥሎኝ ፡ ኹደ ።

14 ፤ እኛም ፡ በከሊታውያን ፡ ደቡብ ፡ በይሁዳም ፡ ምድር ፡ በካሌብም ፡ ደቡብ ፡ ላይ ፡ ዘመትን ፤ ጸቅላግንም ፡ በእሳት ፡
አቃጠልናት ፡ አለ ።

15 ፤ ዳዊትም ፡- ወደ ፡ እነዚያ ፡ ሰራዊት ፡ ዘንድ ፡ ልትመራኝ ፡
ትወዳለኸን ፡ አለው ፤ ርሱም ፡- እንዳትገድለኝ ፡ ለጌታዬም ፡ እጅ ፡ አሳልፈኸ ፡ እንዳትሰጠኝ ፡ በአምላክ ፡ ማልልኝ ፡

እንጂ : ወደ : እነዚያ : ሰራዊት : እመራካለኸ : አለ ::

16 ፤ ወደ : ታችም : እንዲወርድ : ባደረገው : ጊዜ ፣ እንሆ ፣ ከፍልስጥኤማውያንና : ከይሁዳ : ምድር : ከወሰዱት : ከብዙ : ምርኮ : ኹሉ : የተነሣ : በልተው : ጠጥተውም : የበዓልም : ቀን : አድርገው : በምድር : ኹሉ : ላይ : ተበትነው : ነበር ::

17 ፤ ዳዊትም : ከማታ : ዠምሮ : እስከ : ማግስቱ : ማታ : ድረስ : መታቸው ፤ ከነርሱም : በግመል : ተቀምጠው : ከሸሹ : ከአራት : መቶ : ጉልማሳዎች : በቀር : አንድ : ያመለጠ : የለም ::

18 ፤ ዳዊትም : በማሌቃውያን : የወሰዱትን : ኹሉ : አስጣላቸው ፣ ኹለቱንም : ሚስቶቹን : አዳነ ::

19 ፤ ከወንዶችና : ከሴቶች : ልጆች ፣ ከወሰዱትም : ምርኮ : ኹሉ ፣ ታላቅም : ኾነ : ታናሽም : ኾነ ፣ ምንም : የጎደለባቸው : የለም ፤ ዳዊትም : ኹሉን : አስጣለ ::

20 ፤ ዳዊትም : የበጎንና : የላሙን : መንጋ : ኹሉ : ወሰደ ፣ ከራሱም : ከብት : ፊት : እየነዳ :- ይህ : የዳዊት : ምርኮ : ነው : አለ ::

21 ፤ ዳዊትም : ደክመው : ዳዊትን : ይከተሉት : ዘንድ : ወዳልቻሉ ፣ በሰዎር : ወንዝ : ወዳስቀራቸው : ወደ : ኹለቱ : መቶ : ሰዎች : መጣ ፤ እነርሱም : ዳዊትን : ከርሱም : ጋራ : የነበሩትን : ሕዝብ : ሊቀበሉ : ወጡ ፤ ዳዊትም : ወደ : ሕዝቡ : በቀረበ : ጊዜ : ደኅንነታቸውን : ጠየቀ ::

22 ፤ ከዳዊትም : ጋራ : ከኼዱ : ሰዎች : ክፉዎቹና : ምናምንቴዎቹ : ኹሉ :- እነዚህ : ከእኛ : ጋራ : አልመጡምና : እየራሳቸው : ሚስቶቻቸውንና : ልጆቻቸውን : ይዘው : ይኼዱ : እንጂ : ካስጣልነው : ምርኮ : ምንም : አንሰጣቸውም : አሉ ::

23 ፤ ዳዊትም :- ወንድሞቹ : ሆይ ፣ የጠበቀን : በእኛም : ላይ : የመጣውን : ጭፍራ : በእጃችን : አሳልፎ : የሰጠን : እግዚአብሔር : በሰጠን : ነገር : እንዲህ : አታድርጉ ፤

24 ፤ ይህንስ : ነገ : ማን : ይሰማኹኋል ። ነገር : ግን : የተዋጉትና : ዕቃውን : የጠበቁት : ዕድል : ፈንታ : እኩል : ይኾናል ፣ አንድነት : ይካፈላሉ : አለ ::

25 ፤ ከዚያም : ቀን : ዠምሮ : እስከ : ዛሬ : ድረስ : ይህን : ለእስራኤል : ሥርዐትና : ፍርድ : አደረገው ::

26 ፤ ዳዊትም : ወደ : ጸቅላግ : በመጣ : ጊዜ : ለዘመዶቹ : ለይሁዳ : ሽማግሌዎች :- እንሆ ፣ ከእግዚአብሔር : ጠላቶች : ምርኮ : በረከትን : ተቀበሉ : ብሎ : ከምርኮው : ሰደደላቸው ::

27 ፤ በቤቴል : ለነበሩ ፣ በራሞት : በደቡብ : ለነበሩ :

28 ፤ በየቲር : ለነበሩ ፣ በዐሮጫር : ለነበሩ ፣ በሢፍሞት : ለነበሩ ፣ በኤሽትሞፀ : ለነበሩ ፣

29 ፤ በቀርሜሎስ : ለነበሩ ፣ በይረሕምኤላውያንና : በቄናውያን : ከተማዎችም : ለነበሩ ፣

30 ፤ በሔርማ : ለነበሩ ፣ በራሣን : ለነበሩ ፣ በዓታክ : ለነበሩ ፣ በኬብሮን : ለነበሩ ፣

31 ፤ ዳዊትና : ሰዎቹም : በተመላለሱበት : ስፍራ : ለነበሩ : ሰዎች : ኹሉ : ላከ ::

_____ መጽሐፈ : ሳሙኤል : ቀዳማዊ ፣ ምዕራፍ : 31 :: _____

ምዕራፍ : 31 ::

1 ፤ ፍልስጥኤማውያንም : ከእስራኤል : ጋራ : ተዋጉ ፤ የእስራኤልም : ሰዎች : ከፍልስጥኤማውያን : ፊት : ሸሹ ፣ ተወግተውም : በጊልቦዓ : ተራራ : ላይ : ወደቁ ::

2 ፤ ፍልስጥኤማውያንም : ሳኦልንና : ልጆቹን : በእግር : በእግራቸው : ተከትለው : አባረሯቸው ፤ ፍልስጥኤማውያንም : የሳኦልን : ልጆች : የናታንንና : በሚናዳብን : ሜልኪሳንም : ገደሉ ::

3 ፤ ሰልፍም : በሳኦል : ላይ : ጠነከረ ፣ ቀስተኛዎችም : አገኙት ፤ ርሱም : ከቀስተኛዎቹ : የተነሣ : እጅግ : ተጨነቀ ::

4 ፤ ሳኦልም : ጋሻ : ዠግሬውን :- እነዚህ : ቈላፋን : መጥተው : እንዳይወጉኝና : እንዳይሣለቁብኝ : ሰይፍኸን :

መዘኝ ፡ ውጋኝ ፡ አለው ። ጋሻ ፡ ገግሬው ፡ ግን ፡ እጅግ ፡ ፈርቶ ፡ ነበርና ፡ እንቢ ፡ አለ ። ሳኦልም ፡ ሰይፉን ፡ ወስዶ ፡ በላዩ ፡ ወደቀ ።

5 ፤ ጋሻ ፡ ገግሬውም ፡ ሳኦል ፡ እንደ ፡ ሞተ ፡ ባዩ ፡ ጊዜ ፡ ርሱ ፡ ደግሞ ፡ በሰይፉ ፡ ላይ ፡ ወደቀ ፡ ከርሱም ፡ ጋራ ፡ ሞተ ።

6 ፤ በዚያም ፡ ቀን ፡ ሳኦል ፡ ሦስቱም ፡ ልጆቹ ፡ ጋሻ ፡ ገግሬውም ፡ ሰዎቹም ፡ ኸሉ ፡ ባንድ ፡ ላይ ፡ ሞቱ ።

7 ፤ በሸለቆውም ፡ ማይና ፡ በዮርዳኖስ ፡ ማይ ፡ የነበሩ ፡ እስራኤላውያን ፡ የእስራኤል ፡ ሰዎች ፡ እንደ ፡ ሸሹ ፡ ሳኦልና ፡ ልጆቹም ፡ እንደ ፡ ሞቱ ፡ ባዩ ፡ ጊዜ ፡ ከተማዎቹን ፡ ለቆደው ፡ ሸሹ ፤ ፍልስጥኤማውያንም ፡ መጥተው ፡ ተቀመጡባቸው ።

8 ፤ በማግስቱም ፡ ፍልስጥኤማውያን ፡ የሞቱትን ፡ ለመግፈፍ ፡ በመጡ ፡ ጊዜ ፡ ሳኦልና ፡ ሦስቱ ፡ ልጆቹ ፡ በጊልቦግ ፡ ተራራ ፡ ላይ ፡ ወድቀው ፡ አገኛቸው ።

9 ፤ የሳኦልንም ፡ ራስ ፡ ቈረጠው ፡ የጦር ፡ ዕቃውን ፡ ገፈው ፡ ለጣዖታቱ ፡ መቅደስ ፡ ለሕዝቡም ፡ የምሥራች ፡ ይሰጥ ፡ ዘንድ ፡ ወደፍልስጥኤማውያን ፡ አገር ፡ ኸሉ ፡ ሰደዱ ።

10 ፤ የጦር ፡ ዕቃውንም ፡ በዐስታሮት ፡ መቅደስ ፡ ውስጥ ፡ አኖሩት ፤ ሬሳውንም ፡ በቤትሳን ፡ ቅጥር ፡ ላይ ፡ አንጠለጠሉት ።

11 ፤ ፍልስጥኤማውያንም ፡ በሳኦል ፡ ላይ ፡ ያደረጉትን ፡ የኢያቢስ ፡ ገለጻድ ፡ ሰዎች ፡ በሰሙ ፡ ጊዜ ፡

12 ፤ ገግግናዎች ፡ ሰዎች ፡ ኸሉ ፡ ተነሥተው ፡ ሌሊቱን ፡ ኸሉ ፡ ኼዱ ፡ የሳኦልንም ፡ ሬሳ ፡ የልጆቹንም ፡ ሬሳ ፡ ከቤትሳን ፡ ቅጥር ፡ ላይ ፡ አወረዱ ፤ ወደ ፡ ኢያቢስም ፡ መጡ ፡ በዚያም ፡ አቃጠሉት ።

13 ፤ ዐጥንታቸውንም ፡ ወሰዱ ፡ በኢያቢስም ፡ ባለው ፡ በዐጣጡ ፡ ዛፍ ፡ በታች ፡ ቀበሩት ፡ ሰባት ፡ ቀንም ፡ ጾሙ ። ❖